



የኦ-ጎልጌ አሽር ፕሮግራም ስድስቲ መጀለድቸ

(መክማቾት፣ የጎልጌ አብሌ መትፊቀር፣ የተረሻት ተራሮሻት፣ ስነ ሉብ፣ የጎልጌ ኡስፕ መትፊቀርዋ መዚቀ)



የቶጵዮ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
አሽር ሚኒስቴር



የኢ.ባ.ባ.አ.ቀ መንግስት
አሽር ቤር



የኦ-ጎልጌ አሽር ፕሮግራም ስድስቲ መጀለድቸ

(መክማቸት፣ የጎልጌ አብሌ መትፊቀር፣ የተረሻት ተራሮሻት፣ ስነ ሉብ፣
የጎልጌ ኡስፕ መትፊቀርዋ መዚቀ)

አስናጁላሎዋ ኤራማዋ

- የሀይሰኢየሱስ ሐዋዝ
- የአስማየሁ ማተቤ
- የግደይቲ ማክከሰት
- የአመንቲ አሲ
- የመሰሰይ ዳኛቸው
- የአዩንቲ ነፃነት
- የጋቢሳይ መሱጌታ
- የመከተቲ ዩዲት
- የተፈራይ መስፍን
- የአብዲሳይ ደበሬ
- የመሀሪ አበራ

ፊሳራሮ

- የቡሴር በድሩ
- የጁሃር ፈድሱ

ያዛዙፋይ

- የደምስስ ፋጤ
- የሀሚድ ረደስ



የቶጽዋ ፊደራሎን ዲሞክራሲኒ ሪፐብሊክ
አሽር ሚኒስቴር



የካ.ባ.ባ.ኡ.ቀ መንግስት
አሽር ቤሮ

አሀት

ቢታይ ክታብ መስኒጅ በቴክኒክዎ በፋይናንስ አዘር ያገዙነ ያለም ባንክ፣ ዩኒቤፍ፣ ሴቭ ዘ ችልድረን፣ ራይት ቱ ፕለይ፣ ኤዲቪ፣ ኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲዎ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ባድጊሾ ቀፈተኛ መንግስት አሽር ቤሮኒሙ። ቢታይ አሀተ ሱምኒሙ የልትጩቀሙ ብገር ጅጋኛኞዎ ቢቶሰብቸ ሂታይ አዳቦ አሽር በብል ደር ሊዊል የላምግቡይ ኡግዣረ ዋቦን። ቢታሚ አሽር ሚኒስቴር አሀተ ዩውዳን።

© የቶጵዩ ፌደራላኝ ዲሞክራሲኝ ሪፐብሊክ
አሽር ሚኒስቴር

ያፍቴ የቴተመይ በ2010 ቶ.እ



የቶጵዩ ፌደራላኝ ዲሞክራሲኝ ሪፐብሊክ
አሽር ሚኒስቴር

ISBN: 978-99944-2-850-2

መክፈ

መጀላድ 1. መክማቾት	vii
መጀላድ 2:- ተጎልጌ ኣብሌ ይትረሶን መትፊቀርቶ.....	25
መጀላድ 3. የተረሻት ተራሮሻት ወክት.....	57
መጀላድ 4. ስነ ሉብ	89
መጀላድ 5: በጎልጌ ኡስጥ እትረሶን መትፊቀርቶ	111
መጀላድ 6: መዚቀ	133

መግቢያ

ቢታይ ክታብ ኡስጥ ስድስት መጀላድቸ ባዴኘ እትረከቦን። ኡሁንም የመክግቶት መጀላድ፣ የጎልጌ አብሌ መትፊቀር መጀላድ፣ የተረሻት ተራሮሻት መጀላድ፣ የሰነ ሉብ መጀላድ፣ የጎልጌ ኡስጥ መትፊቀር መጀላድዋ የመዚቀ መጀላድኒሙ። ህታይ መጀላድቸ ያሽርጌታይ መምረ ቡብል ደር ላዊሎት ላሽርጌታቶ ዛሂረ በሆነ ሃለት ተፍታቶ የቀረቡኒሙ።

የኦ-ጎልጌ አሽር ፕሮግራም



ሙደላድ 1. መክማቶች



መክፈ

መግመጋር	X
መክማችት እልቅ 1:- 77 አቻቲሎት	1
መክማችት እልቅ 2:- አዘጋገ አቻቲሎት	1
መክማችት እልቅ 3:- ጡሃርነተ ቂርት.....	2
መክማችት እልቅ 4:- ሆሽቲ አፍርቸ	3
መክማችት እልቅ 5:- ክማልዋ ደኑር	4
መክማችት እልቅ 6:- ምሰሎ መትፈቀር	4
መክማችት እልቅ 7:- የገዎ በሂምቸ ሜልቸ.....	5
መክማችት እልቅ 8:- “ደልጩሜዋ ስላሎሽ”	6
መክማችት እልቅ 9:- የጋር በሂምቸዋ ወልድቸነም	6
መክማችት እልቅ 10:- የሱነዎ አሸር ጋር ወግሽግ.....	7
መክማችት እልቅ 11:- ሩህ ያሰይሙዋ ዩሰይሙ ግዘቸ	8
መክማችት እልቅ 12:- ሰጅርም አሼምቢያን ኤት ኤሰ።	9
መክማችት እልቅ 13:- የሶፍቴን መትፈቀረ ቤደበ.....	10
መክማችት እልቅ 14:- ያኪሚ ሸዘ.....	11
መክማችት እልቅ 15:- ሼሽቲ የራበይሙ ፊቅቸ	12
መክማችት እልቅ 16 - አሲ ደወዳታን ዜል	13
መክማችት እልቅ 17:- የፍደል አንደት.....	13
መክማችት እልቅ 18:- አትፈቀርቡይማን ግዘቸ ቦረቀት አቅኖት	14
መክማችት እልቅ 19:- ራመቴዋ የግገሽ ጡሃርነት	15
መክማችት እልቅ 20:- የሰፊነ አደንቸ	15
መክማችት እልቅ 21:- ዘምዘምዋ ስላሎሽ.....	16
መክማችት እልቅ 22:- ክድጃዋ መራርቸሽ.....	17
መክማችት እልቅ 23:- ያደም አደም ብል	18
መክማችት እልቅ 24:- ያዳ ሸዘ	19
መክማችት እልቅ 25:- የጋሬረ ቡቃደቸ	20
መክማችት እልቅ 26:- ገወ ማኒ.....	21
መክማችት እልቅ 27:- የወራርቸዋ ጎራሮ ቲጋገኖት.....	22
መክማችት እልቅ 28:- ቅምፕሴሳይ ፊንጩ/ፊንጩ	22
መክማችት እልቅ 29:- ቀልቴ ቡሽ ህንጫቕ	23

ሙግሙጋር

ህታይ የመክማችት ሙጀለድ ለሰብዮ ዩውዱይማን ወግሽግቸ አነግነ መክማችትቸ ዩንዘን። መክማችቲ በሳምቲ ያሽር ወክትቸ እቀሩያነይ ሙርቴ ኡስቤ ያቆምራን ትዮን ያጥናቦት፤ አሽርጌተ መክማችተይ ቤወዱይሙ ሬር ክነበሎኔ ዩውዱት፤ የሳሎት፤ በመክማችቲ ኡስጥ የጨቀሙ ሰብቸ፤ ሙትቸ፤ በሂምቸ የሳሎትዋ የቻሎት የብለቁዋዎ ሊያኬሙ ያግዘይማን።

መክማችተይ ቲውዶታም ቀደ ወግሽገይ ለትፋሀሞት ያግዙይማን ቡረ ቀውልቸዋ ሀረግቸ ተጀረቦተኑም አጥሩ። ተኢ ሬር መክማችተይ ጠምበ ጎት ባሶት ሎድ በሎኔ ኢውዱይሙ። መክማችተ ለሰብያዮ ቲውዶት ቀደ ለገግ በቅሮት በሂፍዝ ኢውዶት ያትኬሻን። መክማችተይ ቀራሞኔ አነግነ በሂፍዝ ኤወድኩሞኔ በፈጄሙ ሬር ተመክማችቲ ዮጡይ ሱልቸ ተሳሉይሙ። በድባያም አትራክቦተ ይሮሶነኮ ተገነ ቲቀሩያን ግዝ ይትራከቦን ሱልቸ ለሰብያዮይ ተሳሉይሙ። ይከታን ወክተ በረከብኩም ያህላን ሰብያዮይ ይትምሳሰላን መክማችት ላለይሙ ግን ዩውዱቡያን ወክተ ዋቡይሙ።

ቢታይ ሙጀለድ ኡስጥ ዮባጀ ሱልቸዋ ሸገገገር ቀረቦን። ህታይ ዮባጀ ሱልቸዋ ሸገገገገር ለመንቁ ያህላን የቀረቡ ሎነኮ በሰአዝጋጊ ዛሂረኛ ሃለት ባስናዶት ተድጋለሎት ያቀትሌን።

1ኛ ሳምት



መከማቾት እልቅ 1:- ገገ አቻቺሎት

ዌጀው ሀውጂ ሀድ ጩሎ ገገሽ አይነት ታቻቺላትኮ እሰምናን።

ሱሜ ፋጢመ ይሉኛን። ኡምሬ ሰአብትን ዘማን። ያቤ ሱም ኢብራሂም፣ ያዴ ሱምን ሰፊያተ። ሆሽት ማጣጦ አሉኝ። ኡሁኑም ዳውድዋ አብደለ ይሉይማን። እሄ ዮዳሁይ ሙዘን። እሄን አፍሬ ያትሬሺኛንይ ሰብ ቲሲቅ ሂንዞትን። ሰመይደነ ደናም ተስ ያትሬሺኛን። ይጠላሁይን ተዋቆተን።

የሙሻወረ ሱልቻ

1. የፋጢማን አቦተዋ እንደተ ሱመ ማኒ ይሉይማን?
2. የፋጢመ ኡምር ምስትን?
3. ፋጢመ ምነ ቶዳት? ትጠላያትዊ ምንግዘን?
4. ለፋጢመ ምስት ማጣጦ አሉት? ሱመኑም መማኒ ይሉይማን?

ሸገገ

ፋጢመ አይነክ አሺታኒ ገገሽ ያቻቻልትኮ ሀንገይህሙ። ቆማሪንት አሉን? ዌጀው አቱሙም ሱማሙ፣ ያቦናሙዋ ያዴናሙ አነግነ ያበሮሳሙ ሱመ ሁለም ግን ኢክሶት አለቢህሙ። ተስ ያሬሺህማንይዋ ትጠሉያሙሚ ግዘ ኢውዶት አለቢህሙ።

2ኛ ሳምት



መከማቾት እልቅ 2:- አዝጋገ አቻቺሎት

ዌጀው ሀውጂ ሀድ ጩሎ አዝጋገሽ አይነት ታቻቺላትኮ እሰምናን።

ሱሜ ፋጢመ ይሉኛን። እሄ እነብርቢያሁይ ቡርደ ሱመ ዲላጳ ይሉያን ትዮን ይትፌቀርነቢያን ተስ እላን ቁጠልዮዋ ፈት ጠባ አለ። በግቤነ ኡስጥንን የሮራሮ የማንን ሂንጥቻ አሉ። ባይር ወክት ቢንጥቻይ ጫል ተጉብሎኔ ተፈቀሮት ተስ ያትሬሺኛን። ጋረነ ቦባኖ ያደኑይ ትዮን በረከዋ መስኮተኮ ቢንጥ ያቀኑይን።

የሙሻወረ ሱልቻ

1. የፋጢማን ሱረይ ቡርደ ሱመክ ምን እሉያን?
2. የፋጢማን ሱረይ ጋረ ያደኑዬ በምንግዘን?

3. የፋይናንስ ስራ ጋር መስተጋብሮችዎ በርቶ በምን ያቀጥላሉት?

ሸገፍ

የጄኔራል ፋይናንስ አይነት አገልግሎት ያቻጽፋልብዎት ሀንገሪታችሁ። ቆይታዎን አሉን? የጄኔራል አገልግሎትም ቡርዳችሁ ጋራ ሁሉም ግን አክሲዮን አለባችሁ።

3ኛ ሳምንት



መከፋፈል እልቅ 3:- ጠረጣሬ ቁጥር

የጄኔራል ሀውጂ ዘመድ ይሉታችሁ የደህንነት መሪ ጠረጣሬውን የቁጥር ሃላፊ ይሰምናን።

ተደራሽ ቅጽ በሰብሰቡ መዋዕል ተቀርቦ መረጃዎን ለሰጡት ዘመድ ይሉታችሁ። ዘመድ አሸረጋ ጋራ ትኩረት አጥቶ ትታዩ ደረጃውን ትሰበሰቡ ታግደዎ በርሰሽ ቴንሜ ቴዎች። ዘመድ አገልግሎት በመደብ በሰጡ ሁሉም ልትረግጡት አንቸሽዎ በርሰሽ ሁሉም ነግ ጠረጣሬዎ። ደረጃዎን ስበሰብተ ባገተይ ሬር ሂጃብሽ ታግደቢያችሁ። ፈጅር ፈጅረም እስከ ፈየክ ትስዋካችሁ። ስንቀም በበላት ሬር አፈሽ ትትግግመጣችሁ። በውጭምከ የዘመድ እስን ሁሉም ግን ጉመራን። ሂንኩምንን ቢስንቸሽ ጉት ስረም የቀሬ ስንቅ ለይነብራኩ ዩስን ነቶ ስረም ኤንዜት እለሽል። ዘመድ ሁሉምን ጠረጣሬን። ለኢኮ ደህንነት ገናይ መረጃዎን ጥሽተ ዮዶታን። ሀደ አያም አሸርጌተሽ የገገ ጠረጣሬ ቤደበ ትታቀረ “የዘመድ አገልግሎት በርሰራው በጠረጣሬ አንዞች፣ ደረጃው በትራጦት ስብስቦት እስናው ተስዋካችሁ፣ ተኢም የዘመድ ጠረጣሬ፣ በሬደዎ አፍያንቸ ሁኖች” አለብሁ ባታኒ ትታዋልክ ዘመድ ተስ ባሉት።

የመሻወሪያ ሰልጠና

1. ዘመድ ደረጃዎን አይነትን ቴንዘያችሁ?
2. አሸርጌተሽ ዘመድ ቤደበ ምን ባት?
3. ዘመድ ጠረጣሬ ለቁጥር ትድጋለልቢያችሁ ሙትቸ ምን ምንግዘኑ?

ሸገፍ

ለኢኮ የጄኔራል አገልግሎት በሬደ ልቶ ሁሉምን ገጋው በሉሌምን አናው፣ በርሰራው፣ ደረጃው እስናው በጠረጣሬ አንዞች አለባችሁ።

4ኛ ሳምት



መክማቶት እልቅ 4:- ሆሽቲ ኡፍርቶ

ዌጂው ሀውጂ ሆሽቲ ኡፍርቶ ይላንይ መክማቶት ይሰምናን።

ሀድ መገሪዎ ሀድ ቀጪን ኡፍርቶ ናሩ። መገሪ ኡፍር ይነብራንይ በጌ ትዮን ቀጪኒ ኡፍር በከተመ ይነብራን። ወክቲ ከርመ ለናረኮ ቀጪኒ ኡፍር ያናተከ ልጄ ሊያትዋልክ ጌ ሄደ። ቀጪኒ ኡፍር ጌ ተጄጄኮ መገሪ ኡፍር ጥሽተ አፍሬ በበሎት “ዮደሃሁይ ኮቤ አተነን ቄራሆ ናር ሀበይ ቦገሬት መጣህ” ባላኒ ባፍራን ተቁበለይ። የገርባይ ፈጅረ መገሪ ኡፍር ቀደመ ነቃኒ ይጨማን ሰመራሰመረ ለቀጪኒ ኡፍር ጭም አሸኔ። ቀጪኒ ኡፍር በሜቻትዋ ባፍራን በከተመ ይነብራይንይ ንባረተ ባጥራምቶት መገሪ የጌ ኡፍር አይነክ ያጩጣን ብለ ያሻነክ ሀንገኔ ተአጀበ።

ተኢ ሬር ሆሽቲ ኮባቦ ኡፍርቶ ቲንዛዞኔ ከተመ ወጡ። ከተመ ተገቡኮ መገሪ ኡፍር ቡንገ ቢትሮይይ ያቤሮን ኮሬንታቶዋ ግዶር ግዶር ቃርጣጦ/ፎቅቶ/ ተአጀቦት ጀመረ። ብገፍ ህላተ ሰማኔ ለይቸላነኮ በመኪናይ የጡሩምበ ጠምበ ፈርናቶ ሀንደረቢ።

መገሪሚ ኡፍር “ቢታይ የሮሬ ከተመ ኡስጥ ብልነብራሁይ ጋሬ ብሌድ ይጠቅለኛን” ባለ። በገርባይ ፈጅር ቀጪኒ የከተማይ ኡፍር መገሪይ የጌ ኡፍር ጠራያኒ ስመ የሄይ ኮበ እሄ የከተመ ኡፍር ለሆንኮ ኤት የጌይ ንባረተ አላቀተልኩ፤ አተም የጌ ኡፍር ለሆንከ ኤት የከተማይ ንባረተ ዋዘኮ ለንበሮት ተመካሃ። “ሁለም ግን ሀጂሰ ግዝ ለሩሶት ሀዳይላን ወክተ ተመኮት እለቀር፤ ቡሪ ግዝ ቅሮትዋ ለቻሎት ተጋደሎትን”። ባለያኔ በቦርሰ የሜሉይ ጀባተ ዋበየ ጌ አሸኔይ። መገሪሚ ኡፍር ላቡዬ ጀባት አሾከራኒ ሄደ።

የሙሻወረ ሱልቶ

1. በጌ ይነብራንይ ኡፍር ከተመ ሄዳኒ ምንምነ ሀንገፍ?
2. በከተመ ይነብራንይ ኡፍር ጌ ሄዳኒ ምንምነ ሀንገፍ?
3. የከተማይ ኡፍር የጌይ ኮበከ ትያሼኚ ምነ ባለይ?
4. የከተማይ ኡፍር የጌይ ኮበከ ትያሼኚ ምነ አሸኔ?

ሸገዥ

የዌጂ አሸረ ቤደበ ሁለ ግን ሀጂሰ ግዝ ለሩሶት ሀዳላን ወክተ ተመኮት እለቀር፤ ቡሪ ግዝ ቅሮትዋ ለቻሎት ተጋደሎትን።

5ኛ ሳምንት



መክማችት እልቅ 5:- ከማልዋ ደኑር

ዌጀው ሀውጂ “ከማልዋ ደኑር” እላነይ መክማችት እስምናን።

ከማልዋ ደኑር ባድ ቡርደ ኡስጥ እነብሮነኒሙ ዌጅ። እትዋደደነኒሙ መራርቸ። ታሽር ጋር ቲትክነበሉ ባለይሙ የፈትር ወክት በጡርቤ ይትፊቀሮን። በጡርቤ በትፊቀሩ ሬር በቲጋዝዞት ያቡይሙ የጋረ ብለ ያሶን። ሀደ አያመ በጡርቤ ቲትፊቀሩም ጡርቤኑም ጦሽ ባት። ቢታይ የነቀ የሳድባደኒሙ ጡርቤቴ ጦሽ ያሼሄት አተተ፤ አተተ ተባባሎኒ ተሺነኑ። ቢታይ ወክት የከማልዋ የደኑር አቦትቸ ጄጎ ካፈሉይማኔ ደኑርዋ ከማል የሼነንቡዬ መስ ተሳሎኔ በትፋሀሙ ሬር በመትፊቀር ወክት እትፊቀርቡያይ ግዝ ሊትብላሽ፤ ሊትቀደድ፤ ሊሰበር አነግነ ሊጠፈ ያቀትላነኮዋ ቢታሚ መስ ተሺነኖት ዩለቢሙኮ ባጂርቦት ሄሩይሙ። ደኑርዋ ከማል ተኢ ወክት ጀመራኒ በመርነት ነበሩ፤ ተሺነኖም እለሽሉ።

የሙሻወረ ሱልቸ

1. ከማልዋ ደኑር ምንዋ ምንግዘኒሙ?
2. ከማልዋ ደኑር በምንግዝን መስ ተሺነኑ?
3. ከማልዋ ደኑር አይነኮ ቴሩ?

ሸገገ

በመትፊቀር ወክት እትፊቀርቡይማይ ግዝቸ ሊትብላሱ፤ ሊትቀደዱ፤ ሊሰበሩ ሀነግነ ሊጠፉ ያቀትሎነኮዋ ቢታይ መስ ተሺነኖት አይነበርቢማነኮ አጂርቡይሙ።

6ኛ ሳምንት



መክማችት እልቅ 6:- ምሰሎ መትፊቀር

ዌጀው ሀውጂ “ከማልዋ ደኑር” እላነይ መክማችት በመክማችት እልቅ 5 ያለይ ይክነበልነ ይሰምናኔ በቂጥሎትም በመክማችቲ ኡስጥ የቀረቡይ ሙተመስልቸ ያትሜስልናኔ ይትፊቀርናን በበሎት እትኪተላይ ሬራ ቀደ ተኪተሉ።

- “ከማልዋ ደኑር” እላነይ መክማችት ዩክሶነኮ ድበሎኔ አቅርቦት፤
- በመክማችቲ ያሉይ ሙተመስልቸ በሳሎት ይላሎነኮ አሶት፤
- በሉላሉሌ ሙተመስልቸ አሰነት ለዌጂ ሱመ ዋቦት (ከማል፣ ደኑር፣ የከማል አቦትዋ የደኑር አቦት)፤

- የከማልነዋ የደኑርነ ሙተመስለ አትሜሰሎኔ ይትፌቀርቡያነይ ጡርቤ ዋቦትዋ መክማችተይ አትሜሰሎኔ ይትፌቀርነኮ አሶት፤
- በቂጥሎትም አትሚሰሎኔ ተፈቀርተይ የልትፌቀሩ ዌጀ ወዶኑም አትፊቅሮት።

7ኛ ሳምት



መክማችት እልቅ 7 - የገዎ በሂምቸ ሜልቾ

ዌጀው ሀውጂ “የገዎ በሂምቸ ሜልቾ” ይላነይ መክማችተ እሰምናን።

ውርቦ፣ ዘገዶዋ ወለንገየ የረከቡይ ግዝ ተሳዶኔ ሊበሉ አድጋቦኔ ቅጦ ሎቸ ሄዱ። ሀዴኛ ሆኖኔ ጅልበ ኦቼ ባሉ። ኦቼ ባሎኔ ዩንዙዩ ባድጋቡይ አሰነት ቅጦ ለሳዶት ሜልቾ ተጎበሉ። ውርቦ የገዎይ በሂምቸ ሂልቆት ጀመረ። ተኢም ሂንኩ ባለ “አብዙተይ እሄ ዮስዳው፣ መሳምከ ሀደኛይ ሀቄ ሎነ ኤት፣ ሆሽተኛ የገዎ ኑጉሰ በውኖቴዋ ሼሽተኛ ስረም ስረም ጠረኛ ለሆንኩ ኤት” ባለ። አዋልከከ በቂጥሎት ታቴም ኡስጥ ሱለ እነቅላን ባለ ያቴምነሚ ወጠ እደብላኔ በሰረይ ሁለምከ ይበላው ባለይሙ።

ኡሁንም ሂነይ ተይፈሩ በሎድት ኮ ውርባ ያፍቴ ሎቸ ትሎጭነ ቅጦ ለሳድነ አድጋባነ ናር። ባድጋባነዩ አሰነት ቅጦ አሼናኔ ጅልበይ ኦቼ ባልነ። ሎንምኮ ቅጦ ተሳዶት አለብነ፤ ሃንኩ በሎነ ቲኢ ሬር ታተ ቅጦ ኦቸ እሎጭነ፤ መርነትምነ ይቀራን ባሉይ። በመትፈጀ ውርባይ ቡስቤኑም አድጋባኔ ቅጦ ተሳዶኔ በሉ፤ ቅጦ ንበሮተም ጀመሩ።

የሙሻወረ ሱልቾ

1. ሎቸ ቅጦ ዮጡይ በሂምቸ ማማኒ ሱር? ምነን ባሎኔ አድጋቡ?
2. በጉትኒሙ አላድጋቦት የታለቀይ ለምንግዝን?
3. በጉትኒሙ የታለቀይ አላድጋቦተ አይነኮ ፈቴይ?

ሸገጥ

አላድጋቦተ ቦባጀ ፍዶት፣ በቆረ ኡስጥ ለሳድባድ ሁርመ አሶትዋ ተሳሞት/የሳድባድ ስሞት/ ያትኬሻን።

8ኛ ሳምት



መከማቻት እልቅ 8:- “ደልጩን አላሎሽ”

ዌጂው ሀውጂን “ደልጩን አላሎሽ” ይላይ መከማቻት እሰምናን።

ደልጩን አላሎሽ ሀደደ ወክተ ለክንት ተከተመ የጦኔ ዩዱ ናር። ሊታሚ ይድጋለሉን ዩሉትማይ የተማምነኒ መኪነ ናር። ተማም በሽርሽር ወክት መኪነኩ ኑደ ይሜላኔ ሀምስተሚ አላሎከዋ ሀራተይ ዌጂክ ሀደኛ ዜጠኛ የኖኒ ዩዱ ናር። በኤትም መዋለይ ሙለ በትናፈሱ ሬረ አርት ይትክነበሉኔ ሁሉምኑም የሰጋረኑም ዩዱን። ደልጩን አላሎሽ ተማም ጥሽተ ያሾክሩይ ናር። ደልጩን አላሎሽ በመኪናይ ቲድጋለሉ በላይ ያሉ ገናይ ሰብቸንን ፈረዘ፤ ሁማረዋ በቅሎ ለመድግራገቤ ይድጋለሉን። የደልጩን ቡርዳይ ሰብቸ ብልኑም ይትፋጠልኒማከ ሉላሉሉ የመድግራገቤ አይነትቸ ይድጋለሉ ናር።

የሙሻወረ ሱልቸ

1. ደልጩን አላሎሽ ሀደደ ወክተ ተከተመ የጦኔ ዩዱ የናረይ ለምንግዝን ናር?
2. ደልጩን አላሎሽ ተከተመ የጦኔ ዩዱ የናረይ በምንግዝን ናር?
3. ደልጩን አላሎሽ ምስተን የኖኒ ተከተመ ወጦኔ ዩዱ ናር?
4. በደልጩን ሱር አለ ያሉ ሰብቸ ለመድግራገቤ ይድጋለሉን በምንግዝን?
5. ዌጂው ባቱሙ አዝጋግ ትድጋለሉይማሙ የመድግራገቤ አይነትቸ ምን ምንግዝኑም? አይኔን ሄድኩሞኒ ትሽሎሙ?

ሸገጥ

ሀንገፍሙ ዌጂው? ሉላሉሉ ዘማኒኛዋ አደኛ የመድግራገቤ አይነትቸ ላሉኮ በሰአዝጋጊ ሃለት ተድጋለሎት ያቀትሉን።

9ኛ ሳምት



መከማቻት እልቅ 9:- የጋር በሂምቸዋ ወልድቸኑም

ዌጂው ሀውጂን “የጋር በሂምቸዋ ወልድቸኑም” እላይ መከማቻት እሰምናን።

አብዲ እሉያን ደረሰ ናር። ሀደ አያመ አሽርጌተከ አብዲን ሂንኩ ባታኔ ተሳልተይ። ባቱሚ ጋር ምን ምን የጋር በሂምቸ አሉ? አብዲም በኛይ ጋር አደን፤ ቡቾ፤ ሁማር፤ ፈረዝ፤ ላም፤ ከራብ አሉነ ባሉት። ብሻገነትውኑም ምን

ያህላንን ባተይ። ሀድ አደንዋ ሆሽት ወልድቸሽ፣ ሀራት ሁማርቸ፣ ሀምስት ላምቸ፣ ሆሽት ከራብቸ አሉነ ባሉት። ቆማሪ አብዲ! ህልቀምኑም ፈየክ ትሽላ ባተይ። ሂንኩ ትትኒደይ አብዲም ተስ ባለይ። አሽርጌታምቴ በሂምቸ ያቴራን ምስለ ፈታታኔ ትታቴሪሙ “ህንዴ ዌጄው ህነይ ምስለ ሂንዞኔ ቲታይ ሱር አስጥ የጋሪ በሂመ የኑ ሱር ኢውዱኝ” ባተይሙ። ዌጄ ምስለይ ቲያንዙ ጥሽተ ተስ ባለይሙ። ወክተይ ቀደኑም ያሉ መስለይሙ። ወዳወዶ ነቆ ሂምባሰሱይማኒ የጋሪ በሂምቸ የኑይ ሱር ጩቀሞ ጩቀሞኔ ሱመኑም ኤወዶት። በምስሊ ደር ይትርነይ የጋሪሚ በሂምቸ ምስለ ሄለቆ ሄለቆኔ ብሽተከ ኤወዱ። አሽርጌታምቴ ዌጄ ቆማሪ ሆኖኔ የጋሪ በሂምቸ ቻሎኔ ሱመኑም ሌወዶት ኤት ጥሽተ ተስ ባሉት። ተደረሳሶይ ጉት ያብዲነ ሱር የጎልጌ መሬ የሆንትቴ ዘህሪ አሽርጌተቴ ሀደ ሱለ ተሳልት። ዩነይ የጋሪ በሂምቸ ወልድቸ ምን እሉይማን? ባታኔ ተሳልት። አሽርጌታምቴ “ቆማሪ ዘህሪ! ፈያን ሱል። ” ባታኔ የጋሪይ በሂምቸ ሱመ ሂንኩ ባታኔ ኢውዶት ጀመርት።

- ያደን ወልድ ጪውጪዋንት፣
- የብሻ ወልድ ጡጥላንት፣
- የማር ወልድ ደርማንት፣
- የጣይ ወልድ ግልግልንት፣
- የላም ወልድ እዘቅንት ባታኔ ኤወተይሙ።

ላኢኮ ዌጄው የጋር በሂምቸ ብገር ፋይደ አለይሙ ፈየኮ ላክማምትነ ሊንዝነይሙ። ባተይሙ እሌን።

የሙሻወረ ሱልቸ

1. አሽርጌተኑም አብዲነ ምነ ባታኔ ተሳልተይ?
2. ባብዲ ሱር ጋር ምስት የጋር በሂምቸ አሉ?
3. አሽርጌተኑም ምስለይ ፈታታኔ ምነ አቴሬተይሙ?
4. ያብዲ ሱር መሪ አሽርጌተቴ ምነ ባታኔ ተሳልቴት?
5. አሽርጌተቴ የጋሪ በሂምቸ ወልድቸ ሱም ምን ምን ይሉይማን ባት?

ሸገገ

ዌጄው የጋር በሂምቸ ለስንቅነት፣ ለብል፣ ቡርደ ለቂሮት ሊድገሎነኮ ስንቀምኑም ባቦት ባክማምቶት ልዩንዝነይሙ ይድጌባን። የሁን ዌጄው።

10ኛ ሳምት



መክማቶት እልቅ 10:- የሱነሞ አሽር ጋር ወግሸግ

ዌጄው ሀውጄንገ የሱነሞን አሽር ጋሪ መክማቶት እሰምናን።

ሱነሞ የ6 አይዶ ጩሎ ትዮን ቲታለቅ ባቻኬይ የትቅላቀላት ምካት የነቀ ቴት ኤት እትቅላቀላይ በጋርከ ሰብ በታንቀፎትን። የሱነሞ እንደት ሱነሞን ሉላሉሌ ዩክምነ ኤት የሰተይ ብዮንም ቢክምነ ቃነናኔ ዩዳነክ አሶት አላቀተሌን። ሱነሞ ሁለምግን ፈጅር ይነቃኔ በጋርኑም በር ይድጎበላኔ የቡርዳይ ዌጄ አሸረ ጋረ ትዩዱ ሊያንገዣከ “እሄው ለምንግዝን አሸረ ጋረ አሌዳሁይ?” ይላኔ ያጥራምታን። ሀደ አያመ ባዴከ ሱለይ ነቀለቤት።

በገርባይ ፈጅር አዴከ የሮሲምኮ ሱነሞን ጦራታኔ ባዝጋግኑም ያለይ አሸረ ጋረ ሄት። አሸረ ጋረ ትጄጅ ያሸረ ጋረይ ወሻይብ የሱነሞነ ያሸረ ክሼ ቤደበዋ አይነኮ አቅሮት ታቀትላትኮ አትባዳተይ። ያሸር ጋርሚ ወሻይብ አሸረ ጋረ ኤንዜተያኔ በምጦትሽ አዴነክ አሾከራኔ ባሸር ጋረ ይትምዘገባነክ ባሽ ሬር ጩሎይ ዩድቢያን መድግራገቤ፣ አሸረ ጋረ ቢዊልብያን ወክት ይትቅላቀልብያን ተሸዋራሪ፣ በጎልጌ ኡስጥ ድጎበልብያን ቦርጭመ፣ ይትፈቀርብያን ኤትዋ የምሳሰሉ ያትኬሶን ኤትቸ አይነኮ ይረክባነክ ሙሻወረ አሱ።

በሙሻወራምኑም አሰነት ሱነሞ በሳምትከ ቴት ኤት ይትቅላቀልብያን ሀጂስ ተሸዋራሪ ቦርጭመ ተስናደኒያኔ አሸረ ጋረ መጠ። አሸር ጋርሚ በትሸዋራሪ ቦርጭመከ ጎልጌ እገቢያን ዘራመዋ በግቤሚ ኡስጥ የከሼኮ አሸዋሮት ያቀትልብያን ጠባ ይነብረያነኮ ይቤገርያነክ አሻኔ ለቄራይኮ አፍራንቾ ሆናኔ አሸረከ ቅሮት ጀመረ።

የሙሻወረ ሱልቸ

1. ሱነሞ ይትቅላቀላይ አይነኮን ናር?
2. ሱነሞ የቡርዳይ ዌጅ አሸረ ጋረ ትዩዱ ቲያንሻር ምነ ባላኒ አጥራመተ?
3. የሱነሞ እንደትዋ ያሸር ጋረ ወሻይብ በምን ዠቦን ውርት ሙሻወረ አሱ?
4. አሸር ጋረ ለሱነሞ ምን ምነ ይቤገርያነክ አሼኒ?

ሸገጥ

የሱነሞን ካሌ ደውስ ያለቢሙ መራርቻሙ ባሸር ጋር ኡስጥ የቀልበኑምኮ ይትቅላቀሎነክዋ ይቀሮነክ አሸረ ጋረ ቢዊልብያን ወክት በግቤይ ኡስጥ ቴት ኤት ይትቅላቀልብያን ተሸዋራሪ፣ በጎልጌ ኡስጥ ይድጎበልብያን ቦርጭመ፣ ይትፈቀርብያን ኤትዋ ይቀርቡይማን ሙትቸ ሊያትኬሱይማነኮ ይነብረይማነኮ ልታግዙይሙ ይትጌባን።

11ኛ ሳምት



መክማቾት እልቅ 11:- ሩህ ያለይሙዋ ዩለይሙ ግዝቸ

ዌጄው ሀውጄ “ባዝጋግ ይትረከቦን ሩህ ያለይሙዋ ዩለይሙ ግዝቸ” ይላይ መክማቾት እስምናን።

ሀደ አያመ የቃሲም አሸርጌተ ጌስ ላሸረኚ ዝያረ ባሸር ጋርነ አዝጋግ ይትረከባነይ የክንት ኤተ ዩድናን ባተይሙ። አሸርጌተኑም ቃሲምዋ መራርቻክ ጥሽተ አፍሬ ባሉ። በዝያራሚ አያም ቃሲምዋ መራርቻክ በፈጅር ነቆኔ አሸረ ጋረ ሄዱ። ተኡም ታሸርጌተኑም ግነ በውኖት ያደ የክንተ ኤት ሄዱ። ተጄጉምኮ ብገፎ ያቆምሶን ቀልበ ሽፍ ያኖን ቡቃይታቶ አንፋአንፍቸ፣ ዩነ አይነትቸ፣ ያፈረ አይነትቸ፣ ገንጫጮ፣ ሺፋረ ሀንዙ። ባንዙይሙይ ግዝቸ ጥሽተ አፍሬ ባሉ። ቃሲምዋ መራርቻክ “እነይ ያንሻርነይማን ግዝቸ ሁለ ምን ይሉማን?” ባሎኔ አሸርጌተኑም ተሳሎት።

አሽርጌታምቴ “እታይ ታንዙይማም ግዝቸ ሩህ ያለይሙዋ ሩህ ዩለይሙ በበሎት በሆሽት ይሳደን። ሩህ ያለይሙ ይሉይማን ሱር በሂምቸ፣ ቡቃይታቶ፣ ኡንፋኡንፍቸ፣ ትዮኑ ሩህ ዩለይሙ ይሉይማን ሱርንገ ኡን፣ መይ ፣ ሺፋረ፣ አፈረ፣ አይር ካሌኒ ሱር” ባተይሙ። አሽርጌታምኑም “ሩህ ያለይሙም ሩህ ዩለይሙም ግዝቸ ለሰብ ወልድ ያትኬሶንዋ ይፈይደን ሎኑኮ አዝጋዝ አክማምቶት ይድጌባናን። ” ባተይሙ።

ቃሲምም “በሬር ልልትፊቀርነቢሙ ህነይ ሰመርቸ፣ ገንጫጮዋ ገፎልቸ እሄዋ መራርቼ ለቀምናኔ ውሰዶት ያቀትልናን?” ባላኔ አሽርጌታምቴ እዝነ ተሳለ። አሽርጌታምቴ “ሰመርቻይዋ ገንጫጮይ ልቀሞኒ ውሰዱ፤ ገፎልቻይመ ቁጦት እላቀትሊ፤ ቡቃይቶ አክማምቶት ያቀትሌን በልዳሌ ቁጦት ኤለቢሙ። ” ባተይሙ። ተኢም ቃሲምዋ መራርቻክ አስረ ሰመርቻዋ አስረ ገንጫጮ ለቀሞኔ ኤንዙ። ተኢም ዝያረኑም ፈዶኔ አሽረ ጋረኑም ተክነበሉ ይሉን።

የሙሻወረ ሱልቸ

1. ቃሲምዋ መራርቻክ ታሽርጌታምኒሙ ግነ ዝያረ ሄዶ ምነ ሀንዙ?
2. ሩህ ያለይሙ ግዝቸ ምን ምንግዝኒሙ? ሩህ ዩለይሙው?
3. ቡቃይታቶ አክማምቶት ያትኬሽናይ ለምንግዝን?
4. ቃሲምዋ መራርቻክ ተዝያራይ ኤት ምነ ኤንዙ አሽረ ጋረ ተክነበሉ?
5. ሩህ ያለይሙ ግዝቸ የሰበ ወልድ አይነኮ እድገሎን ይመስለማን?
6. ሩህ ዩለይሙው ግዝቸ ለምን ለምን ተድጋለሎት ያቀትልናን?

ሸዣ

ሀንዘሙ ዌጂው ባዝጋጋሙ ትረክቡይማሙ ሩህ ያለይሙም የውን ሩህ ዩለይሙ ግዝቸ ለሰብ ወልድ ያትኬሶንዋ ይድገሎን ለሆኑ ኤት አክማምቶት ይነብርብማን

12ኛ ሳምት



መክማቶት እልቅ 12:- ለጀርም እሼምቢያን ኤት ኤለ።

ዌጂው ሀውጂ ለጀርም እሼምቢያን ኤት ኤለ እላነይ መክማቶተ እሰምናን።

ጀርምዋ መራርቻክ የሙራድነ ሱረይ ሀጂስ ጋረ ሄዱ። ጥሽተ የጨለሙ ጋንጋጎ፣ ብዣረ ትበ፣ ያረመ ሁረ፣ ዩሼድ ጋርዋ ሁረ ሂንኩምገ የስራራከተይ ኤት ፈየ እሼምቡያን ኤተ ሆነኒሙ። ሁልሚ ኤት በንጠሮትክ የነቀ ለጀርም ይቤሻኖ ናር።

ዌጅ እንጂኑም ተይትራጡ ስንቀ በበሉ በዌጂ አፍ፣ አንጎሮዋ ደል ኡስጥ ለምበሮት ይገባኔ ጥሽተ ይታንጦነክ ያሉይማን።

ሙራድዋ አበሮስቸክ ሀጂስይ ጋረኑም ሄዱ። በጋሪ ኩሺነ ኡስጥ የምጠመጠ ስንቅዋ ዝምብ

ሜላኔ ረከቡ። ሙራድ በርበሬክ ኤንዜ። እና! ፎልክ ጥሽተ ይጫቃን! ባለ። ኡሀዋ መራርቸክ ህጠቦተ ህንሰሶትዋ አጣህሮት ጀመሩ። ተኢም ኤቲ ጡሃረ ሆነ።

ጀርም፣ ዝንብዋ በረሮ ማንምኮ ሆኖኔ ረወጦ አምለገጡ። “ምካት ኤለ ይትክነበልናን!” ባሉ። “ሙራድ ሱር ሀደ ነግ አጣህሮተይ ሊያድጉይ ያቀትሎን ተባባሉ።”

ሙራድ፣ አበሮስቸክዋ መራርቸክ ያቆምሳነይዋ ጡሃረ ዮነይ ጋረኑምዋ የቡሳቡሴ ኤተኑም ሀንዙ። “አኩ እኛ ጡሃረ፣ ጥሽተ ጡሃረ ጋር አለነ” ባሉ። “ግንመ ሁለም ግን ጡሃረ ሆኖኔ ይብራኑኮ ሁለም ግን አጣህሮት አለብነ። ሃንኩ በሎነ ሀኢ ጀርምቸ ይትክነበሎኔ ይመጦን። ” ባት የሙራድ እንደት።

ሙራድ ሱር ገናይ ዌጅዋ አበሮስቸኑም እነብሩቡያነይ ጋረዋ አዝጋገ ጡሃረ ያሰነክ ባሩሶትኑም አላይ ሁልም ጡሃረ ሆነ። ቢኢ ሬር ጀርምዋ መራርቸክ እጅምቡያን ኤት ኤለይሙ። እነብሩቡያነይ ኤተዋ አዝጋገይ አያጣህራን ሰነፈ ሰበ ሊረክቡ ጃንን ተዌጂ ሰኮኔ ቲረውጡ ይነብሮን።

የሙሻወረ ሱልቸ

1. ለጀርም፣ ዝንብዋ በረሮ የሙራድ ሱሪ ጋር ለምን ቤገይይሙ?
2. ጀርም በሰብ ደል ይገባነይ አይነኩን?
3. ጀርም፣ ዝንብዋ በረሮ የሙራድን ሱሪይ ጋረ ለምን ሀደኔ ሰኩ?

ሸገገ

ጋረነዋ አዝጋገነ ሁለግን ባጣሀርነ ሂንኩምንገ እንጂነ በመይዋ በሳሙነ በትራጥነ ጀርም፣ ዝንብዋ በረሮ እለነብሩ፤ ነቶም ሊያመጥቡነ ኢላቀትሉ። እኛም አፍያንቸ ዮናን።

13ኛ ሳምት



መክማቸት እልቅ 13:- የሶፍቴን መትፊቀረ ቤደበ

ዌጂው ሀውጂንገ የሶፍቴን መትፊቀረ ተፊቀሮት ሃለተ ቤደበ እሰምናን።

ሶፍቴ በሰገርበ ተዌጅ ተፊቀሮተ ቶድ ናር። ሶፍቴ የቻቻተ ጡርቤ ተፊቀሮተዋ ሩወጦተ ጥሽተ ቶዳትንት ጩሎ።

አሸርጌታምሽ “ሶፍቴ ቆማሪንሽ ጩሎ” ትላኔ ታንሻሽጤት ናር። ሆነም ታሌ ሶፍቴ ትትፊቀር በጪፖት አልናረ። ሎንምኮ ሀደ አያም ጥሽተ ትትረውጥም ወድክታኔ ቀኚት እንግርሽ ተሰበረ። ቀፈትሸዋ እንጃጀሽ ተላሌጠጡ። በርበሬሽዋ ግርጫጮሽ ደም ተደም ሆኑ። ዱምሽ አፈረ መሰለ። ፈይነትክ ኢንቸሽ ሀደም አሎኖን። ዩንጂ ህንጣቢቸሽ አብዙትኑም ተቅላቀሎት አቃነኑ። ሶፍቴ ለበለ ወክት ልትሰልጥ ጃንን ቶደያቲ የቻቻተ ጡርቤ አልትፊቀርት። የሶፍቴም እንግር ታደብ አደብ ቲጠቅሌት መጠ። ተኢ ሬር ሶፍቴ የቻቻተ ጡርቤ በጪፖት ተፊቀሮት ጀመርት።

የሙሻወረ ሱልቸ

1. የቀሩዬ መክማችት ምንግዘን ቤደበ?
2. ሶፍቴን ታንሻሽጤታት ማንቲ? ምነ ባቴት?
3. ሶፍቴ ለበለ ወክት የቻቻተ ጡርቤ ተትፌቀር የቀሬቲ ምን ሎንትን ኤት?
4. አይታኒ የጅስመ ቃምሽ ቦዘኮ ደውስ ጄጂቢ?
5. በጨፖት በልትፌቀርነ ሞ የናን?

ሸዣ

ሀንዜሙ ዌጂው ትትፌቀሩ በጨቦት ሁኖት አለቢ። በሎን በጅስመ ቃምቻሙ ወደል ደውስ ሊያቻኪሙ ያቀትላን። እንጃሙ አነግነ እንግርቻሙ ሊሰበሩ ያቀትሎን።

14ኛ ሳምት



መክማችት እልቅ 14:- ያኪሚ ሸዣ

ዌጂው ሀውጄንገ ያኪሚ ሸዣ ቤደበ መክማችተ እሰምኖን።

ሀደ አያመ ኩልሶ ባሽር ጋር መጣታኔ በጋር ኡስጥ ትትፌቀር ሀደ ቀለ ጠርሙስ ሀንዜት። ሎድ ባታኒ ጠርሙስይ ከፈታኒ ትታሶንቺ ደዌ ለናረቢኮ ጥሽተ ይጨቀ ናር። “ህንዴ ምን ምን ይላን?” ባታኒ ፉሰይ ቀለ ቀመስተይ። ቀለ ቁራኔ ደለሽ ቦዘክ ሀንጨት። አዴምሽ ከሞ ባታኒ ያኪሚ ጋረ ወሰቴት።

ሃኪሚ በምረመሬት ሬር ለሰብየ አየኖን ደዌ ውሰዶተሽ አጠረረ። ተኢም ታዴሽ አትባዶኔ ደዌ ዋቤት። ላዴሽ ደዌ ዌጅ በይጄጅቢያን ኤት አድጉብሎት ያለቤተኮ ሼገፍት። በመትፈጄ ለኩልሶ ሆሽትለኜ አባዴሽ ያድጎበሉይ ግዘ እዝነ ተያሱኔት ንኮትዋ ቅመሶት ዩለቤተኮ ሼገፍት።

የሙሻወረ ሱልቸ

1. ኩልሶ ባሽር ጋር ተትክነበልትኮ ምነ ታሽ ናር?
2. ኩልሶ የረከብተዩ ግዘ ሞ አሼተይ?
3. የኩልሶ እንደት ኩልሶን ለምን ያኪሚ ጋረ ወሰቴት?
4. ኩልሶ ጠርሙስይ ትትረክበይ ምነ አሶት ናረቤት? ለምን?

ሸዣ

ሀንዜሙ አቦት እንደት ያድጎበሉይ ግዘ እዝነ ተታትሬሱ ንኮተም የውን ቅመሶት ኤለቢሙ።

15ኛ ሳምት



መከማቻት እልቅ 15:- ሼሽቲ የራብይሙ ፊቅቸ

ዌጂው ሀውጂንገ ሼሽተይ የራብይሙ ፊቅቸ ቤደበ መከማቻተ እሰምናን።

በድሮ ገደ ሼሽት የራብይሙ ፊቅቸ ናሩ። ኡሁንም ቀሊ የራብይ ፊቅ፣ ጉተኛይ የራብይ ፊቅዋ የሮሬይ የራብይ ፊቅ። ህታይ ፊቅቸ ተሚዴ ሂነ አዘር ይነብሩ ናር። ተሚዴ ሀነ አዘር ያለይ ሳረ በዘራማይ አዶኒ ሊቤሉ ከሱ። የውን በልዳሌ ሀድ የሮሬ ናቸ በዘራማይ ስር ይነብር ናር።

ቲነብሪ ቲነብሪም ሀደ አያመ ቀሊ ፊቅ በዘራማይ አዳኒ ተሚዴይ ሀነ አዘር ለሂዶት ቆጩ። ተኢም በዘራማይ አስማዳኒ ቲያልፍ .“ማኒ በዘራሜ ደር ያስሚዳነይ? እበላያው!” ባለ ናቻይ። “ኤጋና እሄን አትብላኝ፤ ጉተኛይ ዋጄ ይመጭንካን። ኡሀ ተሄ የበዘ መገሪዋ የሮሬን።” ባለ ቀሊ ፊቅ። ናቻሚ “የሁን! እለፎት ታቀትላ።” ባለ። ተኢም ጉተኛይ ፊቅ በዘራማይ ደር ቲያስሚድ ህለፎት ጀመረ። ሀነ ወክተ ናቻይ “ማኒ በዘራሜ ደር ያስሚዳነይ? እበላያው!” ባለ። ጉተኛይ ፊቅ “ኤጋና እሄን አትብላኝ። የሄ ዋጄ ይመጭንካን። ኡሀ ተሄ የበዘ መገሪዋ የሮሬን።” ባለ።

ተኢም ናቻይ “የሁን! ህለፎት ታቀትላ” ባለ። ተኢም የሮሬይ ፊቅ በዘራማይ ደር ቲያስሚድ ህለፎት ጀመረ። ሀነ ወክተ ናቻይ “ማኒ በዘራሜ ደር ያስሚዳነይ? እበላያው!” ባለ። “ህንዴ ዝምቤ ንቺኝ!” ባለ የሮሬይ ፊቅ። የሮሬሚ ፊቅ ሰረራኒ በሮሬ ቀርከ ናቻይ ሀጂይ። ናቻሚ በሚዴይ ወደቀ። ተኢ ወክት ጀመራኔ ናቻይ ባዝጋጊ አልታንገን። ሼሽቲ የራብይሙ ፊቅቻም በዘራማይ ደር አዶኔ ተሚዴይ ሀነ አዘረ ይትረከባነይ ለኛ ሳረ በሎ! በሎ! ጦፋ። ራብ እሌነም ግዝ ጠፈ።

የሙሻወረ ሱልቸ

1. ምስት ፊቅቸ ናሩ? ማ ማ እሉይማን?
2. በዘራማይ ስር ማኒ ናረ?
3. ናቻይ በዘራማይ ሊያልፉ እዝነ ያሼኒሙ ፊቅቸ ምስትኑም? ናቻይ ሆሽቲ ፊቅቸ ሊያልፉ እዝነ ያሼኒሙ ለምን ይመስለማን?

ሸገፍ

ዌጂው ሀደ ግዝ ታሶትነ ቀደ አዝጋገነ ፈየኮ በሙጥሎት ተሰከበ ሁረ ሁኖተከ አጥሮት ያትኪሻን። ሂንኩሙንገ ቆተ ቻሎት ያትኪሻን ሁኖተከ ናቻይ ተጄጄብዬ ተጠኖት ቻሎት ያትኪሻን።



መክማቶት እልቅ 16 - አሊ ይወዴታን ገፍል

ዌጄው ሀውጂንገ አሊ ዮዴታን ገፍል እላን መክማቶት እሰምናን።

አሊ ቆማሪን ጩሎ። በሰገርበ ፈጅር ፈጅር ይነቃኔ ቡቃይታቶክ መዬ ያሰቻን። በቡቃቶምክ ኤት ለሰንቅነት ይድገሎን ቲማቲም፣ ሀምልዋ ካሮት ይትረከቦን። ሂንኩሙንገ ቡሽ፣ ባርደነዋ ሰመይ ደነ ዮኑ ያቆምሶን ገፍልቸ ይትረከቡያን። ተገፍልቻይ ጉት አሊ ዮዴታን ሀድ ባርደነ ተክተክ ያሾቤት ሰመይ ደነ ገፍል አለት፤ ኡሀ ገግክ የቀበሬተንት፤

ፈየኮ ሊያክማምቴታነኮ ኮሞን ናር የሌቃቲ። ሀደ አያመ የቡቃይታቶክ ኤት ሄደ። ዮዴታነት ገፍልክ ደነሽ ዳመ ሆናኔዋ ቦረስታኔ ሀንገፍ። በድባያም መዬ ቢያሰቹተም ተጡልንት ሊያሰልጤት በላቅትሎትክ ጥሽተ ቅስምክ ተሰበረ። የቡቃቶሚ ኤት ሂደት ሀደገ። ህነሚ ልቤ የባለይ አቦክ “ልጄ ህነቴ ገፍል ቶዴታሀክ ይሽላው ሆነም ታሌ ገፍልቴ በለ መዬ ለቶዳትኮ ልታወጭ የከርሚ ዝላም ሀለፎት አለቢ፤ አተም ተታቦቀ ተክታተሎትዋ አክማምቶት አለቢሀ” ባለይ።

ተኡም ሀደ አያም ፈጅር ያሊ አቦት የቡቃይቶይ ኤት ሆናኔ “አሊ ከሞ በላኒ ነሀ ከማ” ባለይ። አሊ ረወጣኔ ተጄጄኮ ገፍልክ በናርትብዬ ኤት በደቺ ደር ያለቴ ቁጠልዬ ጫፈ አቴሬይ፤ የሄተት ገፍል? አሊ ተአጀበ። ጥሽተ አፍሬ ባለ ክነበላኔ ቡቃይታቶይ መዬ አስኮትዋ አክማምቶት ጀመረ። ዮዴታነምቴ ገፍል ክነበልታኒ ገፍለልት።

የሙሻወረ ሱልቸ

1. ለሰንቅነት ይድገሎን የአሊ ቡቃይታቶ ምን ምንግዘኒሙ?
2. የአሊ ገፍል ከሞ የሌቃትኒ ለምንግዘን?
3. አሊ ዮዴታነት ገፍል ደነ አይነካሌን?
4. አሊ ጥሽተ ቀልብክ የሰበረይ ምነ ሎነን ኤት?
5. የአሊ አቦት አሊን ምነ ባላኒ ሼገፍይ?

ሽዣ

ዌጄው ተያበቂ ቆመሬኔ ብለ ባኒ ውጣተ ሂንዞት ያቀትሌን። ሀደ ግዘ ተያበቂ ድባብሎኔ ውብ በሎት ውጣተ ያትሬክባን።

16ኛ ሳምት



መክማቶት እልቅ 17:- የፍደል እንደት

ለ ባሌኒ ይጠሮታን ሀድ እንደት ናርት፤ ህተቴ እንደት ስድስተ ዌጄ ጩኚታት። ዌጄሽ ሁሉምኑም ቆርኑም የሰሉሌን፤ እሽንገ ዌጄሽ ለላሎት እትትመከ። አራቲ ዌጄሽ በቀኚት አዘር ሜጠቅኑም ሉላሉሌ መልከትቸ አሉይሙ። ኡሀንም

ሉ፣ ሊ፣ ሌ፣ ሎ ይሉይማን። ሆሽቲንገ በግረ አዘር ሜጠቅኑም ሉላሉሌ መልከትቸ አሉይሙ። አሁንም ላ፣ ል ባሌኒ ይጠሩይማን።

እንደቴ የመልከትቻይ ሉልነተ ተትመከ ትሽላት። ቱሁን ጉት ሀዲ በቀደሽ በይትረከብ ታጥራምታት፣ ትጨገታት፣ ዌጄሽ ሁለም ቅጦ ቶዳት፣ ታክማምታት።

እንደትቸ ሁልም የፍደል እንደትቻም ጃንጎ ዌጄኑም እላይቡያን መልከት አለይሙ።

የሙሻወረ ሱልቸ

1. በመክማቸቲ እንደት የባሎተት ፍደል ማንቲ?
2. ፍደል ለ ዌጄሽ አይነኩን ትላያት?
3. በቀኚት አዘር ሜጠቅኑም ሉላሉሌ መልከትቸ ያሉይሙ የፍደል ለ ዌጄ መማኒ ሱር?
4. በግረ አዘር ሜጠቅኑም ሉላሉሌ መልከትቸ ያሉይሙ የፍደል ለ ዌጄ መማኒ ሱር?

ሸገፍ

ዌጄው የፍደል “ለ” መጠ ተዮን የሁልሚ ፍደልቸ ዝሬትቸ/ወልድቸ እትላልቡያን መልከት ያለይሙ በውኖትከ ፈየኮ ልቤ በሎት አለቢሙ።

17ኛ ሳምት



መክማቸት እልቅ 18:- እትፌቀርቡይማን ግዝቸ ቦረቀት አቅኖት

ዌጄው ሀውጄንገ እትፌቀርቡይማን ግዝቸ ቦረቀት አቅኖት እላይ ቤደበ መክማቸት እሰምናን።

ተኑርየ የሰብያዮ መዋዬ አሸር ጋር መራርቸሽ ጉት ዮለኑማይ ጨሎ ለላሞ ይሉያን። ለላሞ ተፊቀሮተ ጥሽተ ዮዳን። በድባያም ሮጵላለ ቦረቀት አቅኖት ይሽልቢያን። ሮጵላለ አቀናኔ ኡፍተ ደረ ቲውሮረይ ባየር ይንጫለላን። ኑሪየዋ ገናይ መራርቸከ ተለላሞ ተፊቀሮተ ጥሽተ ዮዳን። ቦረቀት የሮጵላለ ቆረ አቀናኔዋ በፈትል አገዶኔ በርወጦት ባየር አይነኮ ይንጫለላነኮ ቲያንዙ ተስ ይለይማን። ለላሞ ወረቀተ በቃቦት ሉላሉሌ ቆረ አቅኖት አይነኮ ያቀትሌነኮ ለቡርደካይ ዌጄ ሉልምኑም አሮሼይሙ።

የሙሻወረ ሱልቸ

1. መትፊቀረ ዮዳነይ የኑርየ መሪ ማኒ እሉያን?
2. ኑሪየ ሱር ይትፌቀሮነይ መትፊቀር ምን እሉያን?
3. ኑሪየ ሱር ይትፌቀርቡያነይ ግዝ በምንግዝን ያቀኑይን?

ሸገጥ

ለላላም ሱር ኑሪየዋ ገናይ ዌጅ ህንይ መትፊቀረ ሁለግን ይትፊቀርን። አቱሙም የለላላምን ሱረኮ የኑሪያንዋ የመሬኑም ሱረክ ቦረቀት ሉላሉላ እትፊቀርቡይማን ግዝቸ አቅናኔ ተፊቀሩ።

19ሉኘ ሳምት



መክማቶት እልቅ 19:- ራመቴዋ የገግሽ ጡሃርነት

ዌጂው ሀውጂንገ “ራመቴዋ የገግሽ ጡሃርነት” ይላነይ ቤደበ መክማቶት ይሰምናን።

የራመቴ እንደት ስርቦ ራመቴ አሽረ ጋረ ትቴድ ሁለግን ለባሬሽ ዮናን ስንቀዋ መዬ ታቴንዜታት። ስንቀምሽ ቦክትከ እንጂሽ ተራታኒ ፈየኮ ትበላትኮ ትሼገቴታት። በትበለንገ ዋዘኮ በነቶ ትቴንዛትኮ ቴውዴታት። ራመቴም ያደነሽ ሸገጥ በስሞት ያብቴተይ ስንቀ እንጂሽ ተራታኒ ትበላት። ጠሊለም መዬ ትሰቻት። በላታኔ በፈጂት ሬርንገ እንጂሽ በትራጦት የባሬ ሙተሽ በቦርሰሽ ታገባኔ ሰአት ቴጂጅ ጋረሽ ቴዳት። አዴምሽ “ቆማሪ የሄ ገረድ ስንቃሽ በሰአትከ በብሎታሽ አፍያንቾ ሆንሽ” ትሌታት።

የሙሻወረ ሱልቸ

1. የራመቴ እንደት ራመቴ አሽረ ጋረ ትቴድ ምነ ታቴንዜታት?
2. ራመቴ ስንቀሽ ተብሎትሽ ቀደ ምነ ታሻት?
3. የራመቴ እንደት ራመቴነ ምነ ባታኔ ሼገቴቴት?
4. ለጅስመነ ያትኬሶን ግዝቸ ምን ምንግዝኑም?

ሸገጥ

ሀንገቴሙ ዌጂው ለጅስመነ ስንቅዋ መይ ያትኬሻን። ሎነምኮ እኛም የራመቴን ሱረኮ ፈየኮ ተረዘቆትዋ የገዝ ጡሃርነተ ቂሮት አለብነ።

21ኘ ሳምት



መክማቶት እልቅ 20:- የሰፊነ አደንቸ

ዌጂው ሀውጂንገ የሰፊናን አደንቸ ቤደበ መክማቶት እሰምናን። ሀደ አያመ ሰፊነ ጋረ አልናርት። የሰፊናም አደን ጥሽተ ራቤት። ዌጂምሽ ጥሽተ ራቦይሙ። ስንቀ ልትከሽ አብሌ ሄት። ከሞ አልትክነበልት። ሼሽትሚ ዌጅሽ አዴነኑም ቢቆሩ የቀሬትቢሙ ግነ ሂንኩ ባሎኔ ገፍሀሩ።

- ዋሽቶ ጊስትነ የኘት ተዌሻት፤
- ለምንግዝን ቀሬሽ ሊመጭንስ አሮት።
- ዳዴ የኘት እንደት ከሞ በይ ነይነ፤
- ዋሽትምነ ሌለት ኤት ቦዘንኮስ ራብነ።
- ዮድነሻንቴ ነይስ አዴነ፤
- ኮሞው በልመጣሽ መላመስ ኤለነ።

ብዙ ወክተ ድባባሎኔ ቢገህሁም አዴኑም ከሞ አልመጣት። አዴነን ለቂርነ ተባባሎኔ በጋር ወጦ ሄዱ። በግቤኑም አብሌ ሀድ የቴለለ መይ አቻኪይሙ። የመዬይ ቀደ ቀረቦኔ ሙግ ቢሉ ግን ምስለኑም የመስታወተኮ አቴራይሙ። እሄ ልልገብይን ባት ጉመረቴ ሰብዬ አደን። ጤምምቴ ዋሽትሽ ያዴነኑም ሸዣ ኤከስታኔ አድግቢ ባቴት። አዴነ መዬ በረከብኩም አድግቡ ቦዝን ባታኔ አልሸዣተናት? እሄው እለውገብ ባት። ጉመረቴ አደን አልሰማቴት ሰረርታኔ ገባት። ተኢም መዬ ቲጂምጌት ጥሽ ባታኔ ኡ በበሎት በቼት። ዋሽትቻምሽ ኡ ባሎኔ ብኮት ጀመሩ። አዴምኑም ለሩቅ ኡተኑም ሰማታኔ ትትረውጥ መጣተ ጄጄት። ገረደምሽ ከሞ ባታኔ በመዬ ኡስጥ አወጣቴት። ሸዣሽ በልስሞትሽ ጥሽተ ናዜትቤት። ሸዣሽ ላጥናቦተቴ ለጤምቴዋ ለቡሸቴ አደንቸ ይትፌቀርቡያን ግዝ ሹልመ ዋብተይሙ።

የሙሻወረ ሱልቸ

1. ሼሽቲ አደንቸ በግቤኑም ቶጡኮ ምን አቻኪሙ?
2. አዴኑም የቀሬትቢሙ ግን ሼሽቲ አደንቸ ምን ባሎኔ ገህሁ?
3. ያዴነሽ ሸዣ የልሰማቴ አይታንቴ አደን?
4. ያደንቻይ እንደት ለጤምቴዋ ለቡሸቴ አደን ይትፌቀርቡያን ግዝ ሹልመ ያብተይሙይ ለምንግዝን?

ሸዣ

ሀንገሮሙ ዌጄው ያባዴነን ሸዣ በስሞት ገን ተሰከበ ቂሮት ያቀትልናን።

22ኛ ሳምት



መክማቾት እልቅ 21:- ዘምዘምዋ አላሎሽ

ዌጄው ሀውጂንገ ዘምዘምዋ አላሎሽ ቦገሬትዋ ባፍራን ንበሮተ ቤደበ መክማቾተ ይሰምናን።
 ዘምዘምዋ አላሎሽ ባድ ገዋዶ ቢሎታን አዝጋግ ኡስጥ ይነብሩ ናር። ዘምዘምዋ አላሎሽ ፈጅር ቲነቁም የውን አሮት ብለኑም አኖኔ ጋረኑም ቲገቡ ይትራከቡ ናር። የዘምዘም አላሎ ቢልቅ ሀምስተ ዮኖን። ቲትራከቡም ፈያም ሀንደሬን? ፈያም ዋሌን? ይትባባሎን። ሀዴት በንበሮትምኑም አፍሬ ይሎን። ሀደደ አያመንገ ዘምዘም ቃወ ታፈላኔ አላሎሽ

ትጠራት። ተኢም ሀምስትሚ ቅጥም ቃውኑም ቲትቃው ብለኑም ቤደበ፣ ዌጄኑም ቤደበዋ አፍየኑም ቤደበ ያትባባደን። በገነ አያምንገ ዙልፈ ቃወ ታፈላኔ ሀምስትሚ አላሎ ትጠራይማኔ ቅጥም አላዌ ይሎን፣ የታንጨም ሰብ ባለ በደነብ ዩዶኔ ያንዞን፣ ያትኬሻነም ግዝ ባለ የስዱኒያን። ቢታይ ሃለት ዘምዘዋ አላሎሽ ቦገሬትዋ ባፍራን በለ ወክተ ቅጥ ነበሮን።

የሙሻወረ ሱልቶ

1. የዘምዘምነ ሱር አዝጋገ ምነ ይሎታን?
2. ዘምዘምዋ አላሎሽ ምን ወክተ ይትራከቦን?
3. የዘምዘም ሱር አላሎ ምስትኑም?
4. ዘምዘምዋ አላሎሽ በፈትር አያምቶ ምነ ያሱን?
5. ዘምዘም ሱር ለምን አፍራንቶ የሆኑ ይመስለማን?

ሸገገ

ሀንገፎሙ ዌጄው አቱሙም ሎላላሙዋ ለመራርቻሙ ፈየ በውኖት ቱሁን ቦገሬትዋ ባፍራን ንበሮት አለቢሙ።

23ኛ ሳምት



መከማቾት እልቅ 22:- ከድጀዋ መራርቻሽ

ዌጄው ሀውጄንገ ከድጀዋ መራርቻሽ ባዝጋግኑም ይትረከቦነይ እንጥቶ አይነኮ ያክማምቱይማነኮ ቤደበ እሰምናን።

በከድጀ ሱር ጋሮ ሼሽት እንጥቶ አሉ። የከድጀይ አቦትዋ እንደት እንጥቻይ መዩ ባስኮት፣ አፈረ ባቲንቅፎት አክማምቶት ያለቤተኮ ከድጃን ሼዞት። ከድጃም በረከብተዩ ሸገገ አሰነት በሰገርበ እንጥቻይ መዩ ባስኮትዋ አፈረ ባቲንቅፎት አክማምቶት ጀመርት። አረመም ትበትከ ትጢላት። ቢታይ አሰነት እንጥቻይ ጥሽተ ትትወደይሙ መጣት። ሀደ አያም ከድጀ ተሳድየዋ ተነኢመ ቅጥ ልትፌቀር ከሼታኔ ዩሁነ ጋረ በሂዶት ጠራተይማኔ መጣት ተኢም ብትወደይማቲ በሼሽቲ እንጥቶ ስር ተጎበሎኔ ተፊቀሮት ጀመሩ። ቲትፌቀሩም ሳዲየ እታይ እንጥቶ አይነኮ ሂንኩ ሊያቆምሱ አቀተሉ? ባታኒ ከድጃን ተሳልቴት። ከድጃም ለመራርቻሽ ሂንኩ ባተይሙ። ህታይ በኛይ ጋሮ ያሉይ እንጥቶ ሂንኩ አቆመሶኔ የሌቁይ አቤዋ አዴ በሰገርበ ሊያክማምቱይማነኮዋ እሄም ባቡኚ ሸገገ አሰነት መዩ ባስኮት፣ አፈረ ባቲንቅፎት በሰገርበ ልላክማምተይማሁንኮ። ኮ መራርቻሽ ባት ከድጀ ዩነይ በኛይ ግቤ ያሉይ እንጥቶቮ ባዝጋግምነ ገነ ብገፎ እንጥቶ አሉ። እንጥ ጋረ ለምኖት፣ ሊማግዴን፣ ለጫል፣ ለደውነት ለገነገናም ይድገላን። ለኢኮ እሄ አዝጋገዩ ያክማምታው። አቱሙም እንጠ የሄነኮ አክማምቶት ታቀትሎሙ በበሎት ሼገፎተይሙ። መራርቻምሽ ከድጀ ባቀረብተዩ ኡስቤ አድጋቦኒ ተኢ አያም ጀመሮኒ ባዝጋግኑም ይትረከቦነይ እንጥቶ አክማምቶት ጀመሩ። ቢከታን ያህላን ላክማምቱይሙ ኤት ቲያቆምሱ ሄዱ። የከድጀ አቦትዋ ሂንኩሙንገ ገናይ ያዝጋገ ሰብቶ ዌጄይ ጥሽ አሰኒ አሾከሩይሙ።

የሙሻወረ ሱልፋቸ

- 1. ከድጅ በጋሮኑም ሊትረከባይ እንጥቸ ምን ታሽኒማት?
- 2. ከድጅ መራርቸሽ ጠራታኒ ምን ኤወተይሙ?
- 3. ከድጅ መራርቸሽ ባዝጋግኑም ሊትረከባይ እንጥቸ አክማምቶትኑም ላዝጋግኑም የብያይ ፋይደ ምንግዝን ነው?

ሸገገ

አቱሙም ዌጀው የከድጃንዋ የመራርቸሽ ባዝጋጋሙ ይትረከባይ እንጥቸ ያትኪሺማይ ግዘ ባሶት አክማምቶት። እንጥ ቲሌቀንገ አዝጋጋሙ በሬደ ያሻን። ለሉላሉሌም ግዝ ድገላን። ለኢኮ በሰገርበ አክማምቱይሙ። የሁን!

24ኛ ሳምት



መክማቸት እልቅ 23:- ያያም አያም ብል

ሀውጂንገ አብዲዋ ኢብራሂም ፈጅር፣ ማልትዋ አሮት በሎት ምን በሎት የነኮ የቻቻሉይሙኮ እሰምናን።

ሀደ አያመ አብዲዋ ኢብራሂም ለዝያረ ወራቤ ይትረከባይ ያደ የሰብያዮ መዋዬ አሽረ ጋረ ታሽርጌተኑም ቅጦ ሄዱ። ተጂጉምኮ ሀደ ቀልቀሌ ሰብያዮ ያልቡይ ጎልጌ ገቡ። ሰብያዮይ ሁልምኑም ተጎበሎን። አሽርጌተኑም ፈጅር፣ ማልትዋ አሮት በሎት ምን በሎት የነኮ ለሰብያዮይ ማፍታቼ ቶብ ናር። አብዲዋ ኢብራሂም ህይ ቀውልቸ ቲሰሙ አፍሬ ባሉ። የሰብያዮይ አሽርጌተ አሽረይ በቂጥሎት “ዌጀው ፈጅር በምኚታሙ ነቃሞ፣ ኡፍታሙ ተራጥኩሞ፣ ግንዝራሙ በላሞ፣ ደፍተራሙ ኤንዜሞኔ አሽረ ጋረ በሂዶት ባሬ ሰአተ ጃንጎ ትቀሮሙ አሎን? ህይ ወክተ ፈጅር ይሉያን። ተባሬ ሰአት ሬር ነቀለ ሊመሽ ጃንጎንገ ተሰአት ሬር ይሉያን። አሮት ይሉያይንገ ሁልም ሰብ ተብልከ ቲትክነበልዋ ቲመሽ ጀመረ የመሽ ደቺ ሊሰጅ ጃንጎ ያለኒ። ኢብራሂም እንጂከ ነቀላኒ “አሽርጌተ ጭልመ የናይ መቼን? በኢታዊ ወክት ይትራን ግዝ አለ?” በበሎት ተሳለ። አሽርጌተቱ “ፈጅረዋ ማልተ ትዮን ያይርን ወክት። አሮተ ትዮንንገ ጭልመ የናን። ሂንኩሙንም ባሮት በሰመይ ወሪዋ ከልበገ ይትሮን” ባት። አብዲዋ ኢብራሂምም በሰሙዬዋ በቻሉዬ ግዝ አፍሬ ባሉ። ሀውጂ ቢጴት የሰማይ ለመራርቸን ኢውዶት አለብነ ተባባሉ። ቢታሚ ዝያረኒሙ ፈዶኔ ታሽርጌተኑም በቅጦ ጋረኑም ተክነበሉ።

የሙሻወረ ሱልፋቸ

- 1. የሰማሙዬ መክማቸት ምንን ቤደበ ዬውድ ናር?
- 2. ለዝያረ ገነ አሽረ ጋረ የሄዱ መማኒ ሱር ናሩ?
- 3. የሰብያዮይ መዋዬ ተጂጉኮ አይነይ ጎልጌ ገቡ?
- 4. ፈጅረ ምንምነ ያሴን?
- 5. ፈጅርዋ ማልተ ትዮን ምን ትትራት?
- 6. አሮት ምን የናን፣ ምን ይትራን?

ሸገገ

ዌጀው አቱሙም ፈጅር፣ ማልተዋ አሮት እላነይ ወክተ ያቴሮን ቀውልቶ ቻሎት አለቢሙ። ለኢኮ ሉልነተኑም ቻሎ። የሁን!

25ኛ ሳምት



መከማቻት እልቅ 24:- ያዴ ሸገገ

ዌጀው ሀውጂ ጎያዴ ሸገገ ይላነይ መከማቻት እሰምናን። ካሚሊ የቀደ ሴረኛ አሽርንት ደረሰ። ብገፍ ወክተ ሰብ ሀደ ግዝ ቲሳሌት ህንዴ ቂሩ ያዴኔ ሸገገ ይከሻሁ? ትላኔ ያትኬሻን በመሰሌት አይ አዴኔ ባትባዳሁን ሬር፤ በበሎት የቻልትንት። ህታይ መሰ ተይነብረይ አሎን፤ እንደቴ አሚነ ይፈይዳን ሸገገ ልቶቤታትንኮ።

ሀደ አያመ የካሚሊን ሱረይ ጋረ በነግድነት የመጠ ከማል እሉያን ሚሽ ካሚሊን ናዳኒ ካሞ ጥሽተ ቦኮኬ ባሆ፤ ህንዴ በልባሴ እንጃሽ አግቤኔ ጭኔ ሁንሺኝ ባሌት። ሀነ ወክተ ካሚሊ ሀደ አያመ እንደቴ ሂንኩ ትትብል የሼገፍቴተይ ቀለብ ባሌት። “ገረዴ ሂንገር ቻሎት ያለብሺዋ ሀውጂ ጃንጎ የሌወትኩሽ ግዝ አለ ህታሚ በልባሴ የትሼፈኑይ የጅስመነ ቃምቶ የገግነዋ ገነ ሀድም ሰብ ሊያንገርሙዋ ሊነቺሙ አይትጌባን ሁኖተንኮ። ለኢኮ ማንምከ ቢሳለሽ ኢሎን! እለዋትኔች እለዋቴር በሎት አለቢሽ፤ ሂንኩምንገ አሽም የገነ ሰበ ጅስመ ንኮት ኤለቢሽ። ተኢም ሾኮት ባተ ነቃታኔ ረወተ ሄተ ላዴሽ ኤወቴት። እንደትምቴ ገረዴ ቅጦ ዩወድኩሺ ሸገገ ቢክሶታሽዋ በልርሶታሽ ስረም ተስ ባለኛን በበሎት አንሻሽጥቴት ካሚሊም አፍሬ ባታኒ አኩም ሂንኩ በበሎት ተሳልቴት።

“ዳዳ ተልከሽዋ እዝነ ተላሽ ቢነክቡኝው ምነ ላሽ?” እንደቴ አሚናም ሂንገር ገረዴ ሺሞን፤ አቲውጂ ባላኒ ሀድ ሰብ ቢነቺሽ አነግነ አቲሪኝ ቢለሽ ወክተይ ለሄ አነግነ ላባሽ ኢውዶት አለቢሽ ባታኒ ሼገፍቴት። ሂንኩሙንገ አሽረ ጋረ በሆነዋ አዴሽ አነግነ አባሽ በቁርብ ኤት ቤሉ ላሽርጌተሽ ኢውዶት ያለቤተኮ ኤወቴት።

የሙሻወረ ሱልቶ

1. ካሚሊ ምነ በበሎት የቻልትንት? ለምን?
2. የካሚሊ እንደት አሚነ ካሚሊን ምነ ምነ ባታኒ ሼገፍቴት?
3. ካሚሊ ለምንግዝን ናር አዴሽ ትኖዝብኛት ባታኒ የፈሬቲ?

ሸገገ

ዌጀው በልባሴ የትሼፈኑይ የጅስመነ ቃምቶ የገጋሙዋ ገነ ሀድም ሰብ ሊያንገርሙዋ ሊነቺሙ አይትጌባን ሁኖተከዋ አቱሙም የገነ ሰበ ጅስመ ሂንዞትዋ ንኮት ዩለቢህሙንኮ። የውን በልዳሌ ሀድም ሰብ ቢነቺህሙ አነግነ አቲሩኝ ቢለህሙ ላባ ላዳህሙ አነግነ ላሽርጌታህሙ ኢውዶት አለቢህሙ።



መከማቾች እልቅ 25:- የጋሬረ ቡቃይቶ

ሀውጂንን የጋሬረ ቡቃይታቶ ቤደበ መከማቾች እስምናን።

ፈቲየዋ መራርቸሽ በመፋየ ወክትኒሙ ሁለምግነ ባዝጋግኒም ይትረከቦነይ እንጥቸ ሄዶኒ ቢንዞትዋ ባክማምቶት ወክተኑም ያቴልፉ ናር። ሀደ አያመ ፈቲየዋ ነኢመ ጡርቤኑም ኤንዞኒ የሮዛን ሱረይ ግቤ ገቡ። ጡርቤይ ውሮሮ ውሮሮኒ ቲትፊቀሩም ጡርቤይ ለጋሪ ጋሬረ ባለይ ቡቃይቶ ጉት ወደክት። ጡርቤይ ለንቀሎት ቲትሬወጡ ትዩዱም የነኢመ ዋጂ አክመል ጥምቤከ ነቀላኒ “ኤወድኩማው! ቡቃይታይ አድርድሩ። ጡርቤይ ልትከሱ ለሆነ ሎድ በሎኒ በመደቢ ጉት ባለይ ቦየ ህለፎኒ ሂዶት ታቀትሎም” ባለይሙ። ፈቲያም ሱር ፋወጦተኑም ሀደጎኔ ግጵ ባሉ። ሮዛም “አክመል አብሽሮ እኚ ሀደም ላብላሶት እለከሽነ። እዝነም ባሼሀነ ልላግዝነሀ ያቀትልናን። ግንመ ምነ ያግዝነሃነከ ኢውደነ” ባተይ። ነኢመዋ ፈቲያም “አው ልላግዝነሀ ያቀትልናን። ለኢሻም የሰሀደደይ ቡቃይቶ ሱመ ሊቴውደነ ይከሽናን ባሉይ። አክመልም “ታግዙኛም ግዝ ላኩ ኤለ። ጡርባሙንን እሄ እነቅልንኩማው” ባለይሙ። ፈቲያም ሱር “የቡቃይታቶዊ ሱመ ምን ይሉያን?” ባሉይ። ኡሃም በማረ ማረ የቀበሩይሙይ የጋሬረ ቡቃይቶ አይነትቸ ቢንጄከ ጩቀመ ጩቀመ ኢውደት ጀመረይሙ። ቢታይ በሆሽቲ ማረ ያለይ ካሮትን። ቢታይ በሼሽቲ ማራሮ ያለይንን ቲማትምን። ህታይ ለጉት ያለይ ሀድ ማረንን ሰላጣን። ከዋ ይጄጃንዋ ባንጭርን ወክት ይበትኩያን። እታይ ሀራት ማራሮንን የጡምቱም ሀምልኑም ፊሻሾ። ህነ ወገን ባዘርኩይሙ ሀድመ ሳምት። አምስቲ ማራሮንን የጡርጎኑም/ቃሪያኒሙ። ህታይ ስድስቲ ማራሮ የቆሰጠ ትዮኑ ህታይ ሆሽቲንን ያምልኒሙ። ታንዙያሙኮ ሀምሊ ይሰብሩያነክ ሆናን። ህነይ ሱር ሁለም የጋሬረ ቡቃይቶ ይሉይማን። ህነይ ሱር ተረዘቆት ለፈይነት ጥሽተ ፈያን። በፈየ ሃለት ላክማመትኩይሙ ኤት ታንዙሙምኮ ያቆምሶን። ነኢማም “አተ ቢታይ ቡቃይታቶ ምነ ፋይደ ትረክባ ቡቃይታቶ ምን ፋይደ አለይሙ? ባተይ። ሀንገፎሽ ነኢማ ቡቃይታቶይ ቲጄጉ ተጋር ያልፎኒ ያወክቤኒ ገቤ ይረክቡቡይማን” ባለይሙ። ነኢማም ሱር አክመልነ አሾከሮኒ ጡርቤይ ተቁበሎ ለመትፊቀርኑም ሄዱ።

የሙሻወረ ሱልቸ

1. ፈቲየዋ ነኢመ የሮዛን ሱረይ ግቤ ለምን ገቡ?
2. የነኢመ ዋጂ አክመል ጥምቤከ ነቀላኒ ምነ ባለይሙ?
3. በፈቲያ ሱሪ ግቤ የናሩይ የጋሬረ ቡቃይታቶ ምን ምንግዝኒሙ?
4. ተጋሬራይ ቡቃይታቶ ሁልም ብዠ ማረ ያለይ አይታኒ?
5. አይታኒ የጋሬረ ቡቃይቶ ይለቅሙያነከ የሆነይ?
6. የጋሬረ ቡቃይቶ ተረዘቆት ለምን ይድገላን?
7. አክመል በጋሬራይ ቡቃይቶ ምነ ፋይደ ይረክባን ይመስለህማን?

ሸገገ

ሀንገሮሙ ዌጂው የጋሬረ ቡቃይታቶ ለሰብ ወልድ ስረም ጥሽት ፋይደ ያለይሙኑሙ። ለኢኮ ህይደ የጋሬረ ቡቃይታቶ አክማምቶ አለብሙ።

27ኛ ሳምት



መከማቾት እልቅ 26:- ገወ ማኒ

ሀደ ወክተ ቀመሌዋ ወራብ ባድ አዝጋግ ይነብሩ ናር። ሀደ አያመ ሆሽትሚ ተጋርኑም ራቆኒ ስንቀ ሊከሱ ለሰመጥኑም ገዎ ሄዱ። የውን በልዳሌ ወራብ ሎቾ ቤደቢ ኤት ለልቲጋባይኮ ሀደም ይበላን ግዝ ተይረክብ ጋረክ ተክነበለ። ጥሽተ ራብየ ለናረ ኤት ስንቀ ይረክብቢያን ገነ ብላተ ከሼ። “በራብ ብልሞታሁይ ለምን ቀመሌቴ እለውበሌት ባላኒ አጥራመተ”። አይኮ ዩንዜታነምኮ መለ ከሼ። አኩ ቀመሌቴ አቼ ባታኒ ተትክነበል ጋረሽ ለግባኒ ለሺም። የጋረሽ በረ ከፈታኒ ትድገብ ሰራኒ ዩንዜታው ባላኒ ተገግክ አዋለክ። ቀመሌምቴ ቲንጥ ህንጥ ትትሰር ስንቀሽ ትትበለ ዋልታኒ ደቺ የመሼ ግን ጋረሽ ተክነበልት። ጋረሽ ተጄጄትምኮ የጋረሽ በረ ውቃቃተ ሂንኩ ባታኒ ጥምቤሽ ነቀልተ ተጣራት “ቴ ጋሬ! ቴ ጋሬ!” ሞን ሆንት ጋሬ ሀውጄ! “ሁለግን ትልጠሬት ዩ ትለኝ ናር። ሀውጄ ምን ነጅት ዩ አልባተኝ” ባት ቀሞ ጥምቤሽ ነቀልተ። ቀሞ ህይደ ትታዋልክ ወራብ ኡስጠ ሆናኒ ጥምቤክ አጠፋኒ ያጥናባን። ተኢም ወራባይ አቦ ጋርቴ ቲጠሮት ዩ ትላት ባላ አጥራመታኒ “ዩ! ዩ!” በበሎት ሆሽተ ጥምቤክ ነቀለ አዋለክ። ተኢም ቀሞ ብልጥቴ በጋርሽ ኡስጥ ወራብ ንበሮትክ አቻሌታኒ “ገወ ማኒ! ገዋና ክሽ” ባታኒ ጋረሽ ሀደግተ ረወት። ወራባሚ በረይ ከፈታኒ ቢያንሹ ቀሞ ኤለት፤ ተኢም ቀልብክ ተሰበራኒ ጋረክ ሄደ።

የሙሻወረ ሱልቻ

1. ወራባይ የሼሜይ በማኒ ጋር? ለምን?
2. ቀሞ የጣራቲ ለምን ይመስለህማን?
3. ቀሞ ተትጣረ ብድገብ ምን ይጄጅቤታን ይመስለህማን?
4. ወራባይ ለምንግዝን ቀሞ ትትጣረ ዩ የባለይ?
5. ቀሞው ገዋና ክሽ የባተይ ማነን? ለምን ገዋና ክሽ ባተይ?

ሸገገ

ሀደደ ወክተ ሽቶትዋ ብልጠ ሁኖት ሎገሬትነት ያትኪሻንዋ ፋይደ ያለይን። ሂንኩምንገ ለገግ ሊትፈየዲ ባሌኔ በገናይ ቦዘ ብለ አሶት እለድጌበ።

28ኛ ሳምት



መክማችት እልቅ 27:- የወራርቸዋ ጎራሮ ቲጋገኖት

ዌጂው ሀውጂን የወራርቸዋ ጎራሮ ቲጋገኖት መክማችት እስምናን።

ኑርዬዋ አብዲ ሶጃት ቢሉያን አሸር ጋር ይቀረገገ። ሀደ አያመ በቡርደኒሙይ ጠበ ተጎበሎኒ ቲትፌቀሩም ጎትተኛ ግዝግዛር ለናረኮ ጥሽተ በረደይሙ። ዝላም ሊመጭን መሰለኝ አፍጥፍጦት ጀመረ ባለ አብዲ። ኑርዬንን አኩ የበረደሀይ ለመሼንስ ኤት ባለይ። ዝላም ጥሽተ ይበዛነይ መቼን ባላኔ አብዲ ኑርዬን ተሳለይ። ህነይ እሄ እለውችል ህንዴ ጌስ ፈጅር አሸርጌተ ቀመሪያን ይሳሌታው። ተባባሎኒ የሰጋረኑም ሄዱ። የገርባይ ፈጅረ አሸረ ጋረ ተጂጉኮ አሸርጌተ ቀመሪያን ረከቦታኔ ተሳሎት። እሻም ሂንኩ ባታኔ ኤወተይሙ። አይር ይበዝሊማነይ ወራርቸ አባር ባሌኔ ይጠሩይማን። ዝላም ይበዝሊማነይ ወራርቸንን ከርም ባሌኔ ይጠሩይማን። ከርም ቦዘክ ይበርዳን። አባርንን ቦዘክ ይሞቃን። በበሎት አሸርጌተ ቀመርየ ለኑርዬዋ ላብዲ ኤወተይሙ። ኡሁንም ጀዋበ ለረከቡ ኤት አፍሬ ባሎ አሸርጌተኑም አሾከሮኔ ጎልጌ ገቡ።

የመሻወረ ሱልቸ

1. ኑርዬዋ አብዲ በጠበ ተጎበሎኔ ምንን ቤደበ አሳዌ የባሉይ?
2. ኑርዬዋ አብዲ አሸርጌተ ቀመርያን ምን ሱለ ተሳሎት?
3. አሸርቶጌተ ቀመርየ ለኑርዬዋ ላብዲ ሱል ምን ጀዋበ ዋብተይሙ?
4. አባር ይሉያነይ አይነካሌን ጎሮ?
5. ከርም ይሉያነይ አይነካሌን ጎሮ?

ሸገጥ

ጎራሮ ላሎትዋ ተጎራሮ ያድጋባን ልባሰ ልበሶት ያትኬሻን። የሁን!

29ሎኛ ሳምት



መክማችት እልቅ 28:- ቅምጥሌሳይ ፌንጨ/ፌንጤ

ቅምጥሌሳይ ፌንጨ/ፌንጤ ብሎተ ዮዳን።

ቅምጥሌሳይ ፌንጨ/ፌንጤ ታዴምከ በውኖት በፈቲ ለሻ የቡቃይታቶ ኤት ቀደ እነብራን፡ ሙዝ፣ ቲማትም፣ ሉላሉሌ ገፍልቸ፣ ሉላሉሌ እጪማን ጫፍዋ የግቴ/አተሮ እሴተ ብሎተ እከሻን። የውን በልዳሌ አደከ ሁለም ግነ ቶበያቲ

የቡቃይቶች ቆምቦር። ለግንዘር የቡቃይቶች ቆምቦር፤ ለባሬ የቡቃይቶች ቆምቦር፤ ለራባትም የቡቃይቶች ቆምቦር ተባብረው። ለኢኮ የቡቃይቶች ቆምቦር ብሎት ሳቼ ባለይ።

በውኅትምክ ውጠተ አያመ ባደክ ተሸማኔ የቡቃይቶች ኤተ በሂደት ሙዘ በለ። መገርገቢያ አያመም ተሸመ የቡቃይቶች ኤተ በሂደት ሆሽተ ቡሽ ቡሽ ቲማትምቸ በለ። ሀርጴሚ አያመ ተሸመ የቡቃይቶች ኤተ በሂደት ባርደነ ገፍልቸ በለ። ከምሰም አያመ ተሸመ የቡቃይቶች ኤተ በሂደት ሀራተ እጨጥን ጫፍቸ በለ። ጅማተም አያመ ሀምስተ ቁጠልዬ የግቴ እሴትቸ በለ። ዌጂው አኩ ቅምጥሌሳይ ፌንጨ/ፌንጤ የጦፌ እመስለማን?

አሎን አልጠፋን!

አንሰንበተ አያመ ሀደ ሙዘ፤ ሆሽተ ቲማትምቸ፤ ሽሽተ ባርደነ ገፍልቸ፤ አራተ እጨጥን ጫፍቸ ሀምስተ የግቴ/አተሮ እሴትቸ በለ። ቢታይ ወክት ቅምጥሌሳይ ፌንጨ/ፌንጤ ደልክ የጦርቤኮ ተፎጊ። ብረሮተም ጦኝይ። ቢንጥ ስር ተጎበላኔ ብኮተ ጀመረ። የፌንጨይ/የፌንጤይ እንደት ልጅሽ ቲቦች ረከብተይ። በደች ነቀልታኔ መዬ ዋብተይ። ምኝትም ልዮስደይ ጃንጎ ሀንቀፍተይ። ግድርሰምበተይ አያመ ስረም ጠቀለየ ፈየ ሆነ። አዴክ ያብተይሚ የቡቃይቶች ቆምቦር ሀደም ተያቀር ፈጀ በለ።

የሙሻወረ ሱልቸ

1. ቅምጥሌሳይ ፌንጨ/ፌንጤ አያመም ቲንደቴ ተሸመ የቡቃይቶች ኤተ የሄደይ ለምንግዝን?
2. ቅምጥሌሳይ ፌንጨ/ፌንጤ ውጠተ ምነ በለ? መገርገቢያው?
3. ቅምጥሌሳይ ፌንጨ/ፌንጤ አንሰምበተይ አያመ ምነ በለ?
4. ቅምጥሌሳይ ፌንጨ/ፌንጤ ቢንጤ ስር ተጎበላኔ የበቼይ ምን ሆኖኔ?
5. ቅምጥሌሳይ ፌንጨ/ፌንጤ የጠቀለዩ ምን አያመን ናር? የጠቀለይ አይነኩን ናር?

ሸገሥ

ዌጂው አቴምም የሳምተይ አያመቸ ቻሎተዋ ባያምቻይ ትዌጥኑያሙይ ብለ ቻሎት አለቢሙ። የውን በልዳሌ ሉሳሉሌ ስንቅቸ ብሎት እትጊባን ብዮንም ታቦት እንደት እዝን ውጦትዋ አለቅጨ ብሎት እለትጊበ።

30ኛ ሳምት



መከማቻት እልቅ 29:- ቀልቴ ቡሽ ህንጫቆ

ሀደ አያመ ቀልቴ ቡሽ ህንጫቆ የትረጠጠ ስረዬ ባድ ማሰ ቀደ ረከብት። በቀደሽ ለናሩይ ቡሹ፤ አደንዋ ቦኮ “ህነይ ስረዬ ልልዘራይ ታግዙኛሙ?” ባተ ተሳልተይሙ። ቡሹይ “እለዋግዘሽ” ባሉት። አደንምቴ “እለዋግዘሽ” ባቴት። ቦኮሚ “እለዋግዘሽ” ባሉት። የሁን ፈየ ዝላም መጥ የዝለምኛኔ ፈየኮ የብቀልኝ ባታኔ ስረዬይ መጥምሽ ዘራተይ።

መሀር ጄጃኔ ቀልቴ ቡሽ ህንጫቆ “ስረዬይ ለናጎት ታግዙኛሙ?” ባታኔ ቡሹይ፣ አደነቴዎ ቦኮይ ተሳልተይሙ። ቡሹይ “እለዋግዘሽ” ባሌት፤ አደንምቴ “እለዋግዘሽ” ባቴት፤ ቦኮሚ “እለዋግዘሽ” ባሌት። የሁን ብሹ ፈየ አይር መጥ የሁንኝ ባተ ስረዬይ ብሹምሽ ናግተይ።

ቀልቴ ቡሽ ህንጫቆ “አውደ ላስናዶትዎ ስረዬይ ለውቆት ታግዙኛሙ?” ባተኔ ቡሹይ፣ ለአደነቴዎ ቦኮይ ተሳልተይሙ። ቡሹይ “እለዋግዘሽ” ባሌት። አደንምቴ “እለዋግዘሽ” ባቴት። ቦኮሚ “እለዋግዘሽ” ባሌት። የሁን ዝላም መጥ አይዝለምብኝ!፤ ፈየ ሀይረዎ ንፋስ የሁንኝ ባታኔ “ስረዬይ ወቃተ አጠለልተይ። አኩም ቀልቴ ቡሽ ህንጫቆ ስረዬይ ለፍጦት ታግዙኛሙ?” ባተ ቡሹይ፣ ለአደነቴዎ ቦኮይ ተሳልተይሙ። ቡሹይ “እለዋግዘሽ” ባሌት። አደንምቴ “እለዋግዘሽ” ባቴት። ቦኮሚ “እለዋግዘሽ” ባሌት። የሁን ሀይረ መጥ የሁንኝኔ ያሰጣሁዬ የድረቅኝ ባተ ስረዬይ ለመጥምሽ ፈጩተይ። ዳቦ ለጋግሮት ታግዙኛሙ?” ባተ ቡሹይ፣ አደነቴዎ ቦኮይ ተሳልተይሙ። ቡሹይ “እለዋግዘሽ” ባሌት። አደንምቴ “እለዋግዘሽ” ባቴት። ቦኮሚ “እለዋግዘሽ” ባሌት። ለኢኮ ዳቦይ ለመጥምሽ ጋገርተይ። ቀልቴ ቡሽ ህንጫቆ ዳቦይ በብሎት ታግዙኛሙ?” ባተ ተሳልተይሙ። ቡሹይ “አው ያግዘሻሁ!” ባሌተ፣ አደንምቴ “አው ያግዘሻሁ!” ባቴት፣ ቦኮሚ “አው ያግዘሻሁ!” ባሌተ።

“ያግዘኛን እለውከሽ ብለ የላሼ እለበለ። ” ባት ቀልቴ ቡሽ ህንጫቆ። “ተገኜያይ ሼሽት ሲውሲዎዎ እበላያሁ”። ባተ ተሲውሲውቸሽ ቅጦ ዳቦይ ክተከተኔ በላተይ።

የሙሻወረ ሱልቸ

1. ቀልቴ ቡሽ ህንጫቆ ፈየ ዝላም የዝለምኝ የባቲ ለምንግዘን? ዝላም አዩን የባትዊ?
2. ቀልቴ ቡሽ ህንጫቆ ፈየ ሀይረዎ ንፋስ የውንኝ የባቲ ለምንግዘን?
3. አቱም የቀልቴ ቡሽ ህንጫቆ መሬ ብቶኑ ምነ ታሱ ናር?

ሽገፕ

ዌጄው ሉላሉሌ ያየር ሃለት ብልከሽነያነይ ብልዎ ኅሮ ፋይደ ያለይምኮ አለወክተከ ትዮንዎ ቲበዘም ደውሰ ልያጄጅ ያቀትላነኮ ተጀረቦት አለብሙ።

የኣ-ጎልጌ ኣሽር ፕሮግራም



መጀለድ 2:- ተጎልጌ ኣብሌ ይትረሶን መትፊቀርቸ



መክሼ

መግመጋር 28

የመትፈቀር እስቅ 1:- ዩፍት ሱፍት የጅስመ ቃምቸ ሱም 29

የመትፈቀር እስቅ 2:- የበሂምቸ መትፈቀር 29

የመትፈቀር እስቅ 3:- የጅስመ ቃምቸ ንኮት 30

የመትፈቀር እስቅ 4:- ደትሳፈቶን በሂምቸ አቅርቦትዋ አሪቆት 31

የመትፈቀር እስቅ 5:- ቢስቅቸ ቆሪ ህሰቆት 32

የመትፈቀር እስቅ 6:- ቀጠልዬ ቀጠልዬ 33

የመትፈቀር እስቅ 7:- ሰብርቴ የባትኮ 33

የመትፈቀር እስቅ 8:- በሂምቸ ምሰሎ ተፈቀሮት 34

የመትፈቀር እስቅ 9:- ካሬ አነገን አሳክቼ/አዘቼ/ 35

የመትፈቀር እስቅ 10:- ጡርቤ አትኩሳሎት 36

የመትፈቀር እስቅ 11:- ደሃኖቴ ጡርቤ 37

የመትፈቀር እስቅ 12:- ዋጂና ተኪተሱ 38

የመትፈቀር እስቅ 13:- ዙታቸ 39

የመትፈቀር እስቅ 14:- ሚዛን ቂሮኒ የትፈቀሮት ምካት 40

የመትፈቀር እስቅ 15:- የጅጋኝ ቀርጫትቸ 41

የመትፈቀር እስቅ 16:- የቀሰም መትፈቀር 42

የመትፈቀር እስቅ 17:- የስንበቤ መትፈቀር 43

የመትፈቀር እስቅ 18:- አንጂ ባጣጣሞት ጡርቤ አቂብሎት 44

የመትፈቀር እስቅ 19:- “ዙራተ ብተኮት” 44

የመትፈቀር እስቅ 20:- ስንበቤ አቲንዞት 45

የመትፈቀር እስቅ 21:- ንድፌ (ፓተርን) አቅኖት 46

የመትፈቀር እስቅ 22:- ቅልብልቦሽ 47

የመትፈቀር እስቅ 23:- ደውሰ ተቅራቀሮት 48

የመትፈቀር እስቅ 24:- አንገ ግፈሮት 49

የመትፈቀር እስቅ 25:- ደቼ ደዶሮን ግዘቸ 50

የመትፈቀር እስቅ 26:- ቡሸ፣ ባርደን፣ ቀጠልዬ ማብራትቸ 51

የመትፈቀር እስቅ 27:- ህንጣቢቴ ተኪተሱ 52

የመትፈቀር እስቅ 28:- የንቂት 52

የመትፈቀር እስቅ 29:- ደዌ ርከቦት /ታከሞት/ 53

የመትፈቀር እስቅ 30:- ራክቦ ያሰደ ጡሃርነት 54

የመትፈቀር እስቅ 31:- የመሲ አደም ተረሻትቸ 56

መግቢያ

ሰብዓዊ ጥበቃ ግዝ የበዘ በመትፈቀር ይቀረጥ። ቢታይ መጀመሪያው ኡስጥ ሉላሉሌ መትፈቀርቸ ቀረቦን። መትፈቀርቸይ በሳምቲ ኡስጥ በሰ ያሽሪ ወክት የቀሩይሙይ ቡረ ኡስባቦ መጠ ያቆምሮን ተዮኑ ቡረ ማቅሬ ብላተዋ የጅስመ ህራሮኑም ይጥረኞነኩዋ በጅስመ ቃምቸኒሙ ጉት ተቻብራት ይነብራኑ፤ አመኛ፤ ሀጠራተኛዋ አቅለኛ መለቀኑም ላቁምሮት ያግዘነኑም።

ያፍቴ ሰብዓይ ይትፈቀርቡያን ኤት ይከታንዋ አፍየኑም ይትቁርቢያን ሁኖት አለቢ። ተኢም ባቀተሊ ቅጩ ዌጂ ሁልም ሁኖተኑም ልቤ በሉ። የቃም ደውስ ያለቢሙ ዌጅ ባሉ በሉሌ ሃለት የመትፈቀረይ ተዋሳጂ ዮኖነክ እገዙይሙ። ነቁጠ ቢንዞት፤ በትላለቆትዋ በቁወኑም ቅጩ ይትዋስደነክ ባሶት ኡሁንም የቆራይ ወሸ ሁኖተኑም ያጥራምቶነኩ እድጌባነይ ግዝ ሁለም አሱ።

ቢታይ መጀመሪያው ኡስጥ የባጀ ሱልቸዋ ያክቾት ኡስባቦ ለመንቁ ያህላን የቀረቡ ሎነኩ በሰ አዝጋጊ ዛህረኛ ሃለት ባቁምሮት ተድጋለሎ ያትኬሻን።

1ኛ ሳምት



የመትፈቀር እልቅ 1:- ዩፍት ሉፍት የጅስመ ቃምቸ ሱም

ሰብያዮይ በደረት ኩቡቤ ባቃኖትዎ ሀደ ጩሎ ለቀደ ባቃኖት ሉላሉሌ ዩፍትሉፍት የጅስመ ቃምቸ ቲጠረ ሰብያዮይ ሁልም የጠፋዩ የጅስመ ቃመ ይነኩን። (ለባይትከ:- እዝን፣ ኢን፣ በርበሬ፣ እስን፣ አረመት ገነገናም) ሆናም ታሌ እዝን ባላኒ ሙራይ ጩሎ በርበሬክ ቢነች በርበሬትም የነኩ ሰብያዮ ተመትፈቀሪ ይወጦኒ ቢቁጥላነይ ውርት ይገባን። መትፈጄ ጃንጎ ተይትዳለ የቁረ ሰብዬ/ደረሰ ጦኒሎ ዮናን።

የሙሻወረ ሱልቸ

1. መትፈቀሪ አይነኩን ናር? ለምን?
2. ተመትፈቀሪ ምን ተፋሀመንኩም?
3. መትፈቀሪይ ለትፈቀሮት ምንምነ አሶት ያትኪሻን?
4. ዩፍትሉፍት ዮኑይ የጅስመ ቃምቸ ምን ምንግዘኒሙ?

አክሻት

- ዩፍትሉፍት የጅስመ ቃምቸ ሱመ በሱት ላሎትዎ አምር አጥናቦኔ በብል አዊሎት ይድጌባን።



የመትፈቀር እልቅ 2:- የበሂምቸ መትፈቀር

“የበሂምቸ መትፈቀር” ይላነይ መትፈቀሪ ለትፈቀሮት እትኪተላነይ ፊራ ቀደ በትኪተሎት ሰብያዮይ አትፈቅሩይሙ።

1. ለመትፈቀሪ ይቤዣን ኤተ ክሱ፣
2. ሰብያዮይ 6 አነግነ ተኢ የዘበ ባሶት ቆረ ህለቆት፣
3. ሽሽተ በሂምቸ ሚጥሮት (ለባይትከ:- ቡቾ፣ አደን፣ ህንጫቆ)
4. በሺሞ ለሳደዲ ሰብዬ የጄጄዬ በሂመ ኢውዶት። ባቀተሊ ኬሶ ቅጦ በሂም ይጄጃነኩ አሶት።
5. እትኪተሎነይ ሱር አቲሮት፣ አትፋሀምትዎ እትፈቀሮነክ አሶት:-
 - ሰብያዮይ ሁልም የጄጄዬ በሂመ በሺሞ ኢንዞት አለቢ፣
 - ሰብያዮይ ኢነኩም ይደፍኖነኩ ተሳሎት፣

- ሰብያዮይ በሎድት ቢትፌቀርቡያን አዝጋግ ኢነትም በደፈኑም የበሂምቶ ጠምበ ቲያሴመ ይትቅላቀሎንክ አሰት፤
- ሰብያዮይ ታቡይሙይ የበሂም ጠምበኛ ግን ቢንጂ በንካኮት ተራከቦት።

ልቤ በሉ

- ዌጂ የበሂመ ጠምበ መጠ በድጋለሎት ይትራከቦንክ አሰ።

የሙሻወረ ሱልቶች

1. መትፊቀሪ አይነትን ናር? ለምን?
2. ተመትፊቀሪ ምን ተፋሀምን?
3. በመትፊቀሪ ወክት የበሂምቶ ጠምበ አይነክ ላሎት አቀተልኩም?
4. እነይ የበሂምቶ ጠምበ ቲታይ ቀደ ሰማሞኒ ትሽሎሙ?
5. መትፊቀሪይ ለትፊቀሮት ምን አሰት ያትኬሻን?

አክቶት

- የበሂምቶ ጠምበ ፈየኮ ባጥናቦት ሀዴ በሂመ ተገናይ በሂም በጠምበክ ላሎት ፋይደ አለይ።

2ኛ ሳምት



የመትፊቀር እልቅ 3:- የጅስመ ቃምቶ ንኮት

“የጅስመ ቃምቶ ንኮት” ይላነይ መትፊቀሪ ለትፊቀሮት ይትኬተሎንይ ተርቲብቶ ተኪተሉ።

- ታንገት ደር ያሉ የጅስመ ቃምቶ በጨቅሞት ሰብያዮይ ሱለ በትሳሎት ሱመ ይጠሮንክ አሰት። (ለባይትከ:- በርበሬ፣ አፍ፣ ኢን፣ እዝን ገነገናም)
- ሙስተኢደ ዮኑ ሰብያዮ ኡፍትሉፍት ዮጦንክ ባሶት አቴሮ አቴሮኒ ይጠሮንክ አሰት። ገናሚ ዌጅ ይትዋሰዶንክዋ ድባበሎኔ መትፊቀሪይ እመሮንክ አሰት።

- አኩ ታንገት ደር ያሉይ የጅስመ ቃምቸ በጨቅሞት ለዌጂ ኢውዶት።
- በቂጥሎት ሰብያዮይ ሁልምኑም ይቃኖነክ ባሶት የጅስመ ቃምቸ ሱመ በጥሮት ይጨቅሞነክ አሶት። የጅስመ ቃምቸ በሱት ጨቅሞት የላቀተለ ደረሰ ተመትፊቀሪ ውልቀ ዮናኔ መትፈቀሪይ ያንዣነክዋ ቢቁጥላይ ውርት ይትዋሰዳነክ አሶት። ለመትፈጂ የቀሬ ደረሰ የመትፈቀሪይ ጦኒሎ ዮናን።

የሙሻወረ ሱልቸ

1. መትፈቀሪ አይነኩን ናር? ለምን?
2. ተመትፊቀሪ ምነ ተፋሀምኩም? ታንገት ደር ዮኑ የጅስመ ቃምቸን መማኒ ሱረ?
3. መትፈቀሪይ ለትፈቀሮት ምን ምነ አሶት ያትኬሻን?

አክቾት

- ታንገት ደር ያሉይ የጅስመ ቃምቸ ሱመ በሱት ላሎትዋ ትዛዘ አጥናቦኔ በብል አዊሎት ይትጌባን።



የመትፈቀር እልቅ 4:- ይትላፈቶን በሂምቸ አቅርቦትዋ አሪቆት

“ይትላፈቶን በሂምቸ አቅርቦትዋ አሪቆት” ይላይ መትፈቀሪ ላትፈቅሮት እትኬተላይ ተርቲብቸ ተኪተሉ።

- ዌጂይ በሉላሉሌ የበሂምቸ ቆረ ሳዶትዋ “ይትላፈቶን በሂምቸ አቅርቦትዋ አሪቆት” ይላይ መትፈቀሪ እትፈቀርናን በሎኒ ለዌጂ ኢውዶት።
- ዌጂ ይሽሉይማን ሀምስተ የጋረ በሂምቸ ይሜጥሮነክ አሶት። (ለባይትከ ቡቾ፣ አደን፣ ጣይ፣ ፊቅዋ ላም)
- ተትጨቀሙይ የጋር በሂምቸ ሀደይ በጥሮት ባይነካሌ ጠምበ ይጠራይማነክዋ ይሰደይማነክ ተዌጂ ሀዲ የበሂመይ ጠምበ ያሴማነክ አሶት። (ለባይትከ:- አደነ ለጥሮት ውርርር በሎት፣ ለስደዶትንገ ችፍ ችፍ ችፍ በሎት)
- በቂጥሎት ዌጂ በሜጠሩይሙ በሂምቸ ቆረ ያሶነክዋ ያቀርባን ጠምበ ተሰሙ ይቀርባነክዋ ይሰዱቡያን ጠምበ ቲሰሙ ይሪቆነክ ባሶት መትፈቀሪይ አትፈቅሮት።

የሙሻወረ ሱልቸ

1. መትፈቀሪ አይነኩን ናር? ለምን?
2. ንነ ትሽሉይማም የጋረ በሂምቸ ላቅርቦትዋ ላሪቆት እድገላን ተምበ ያሴማን ማኒ?

አክሻት

- በሂምቸ ያቀርቡባቸውን የሪቅቡያን ጠምቦ በድጋላሎት አቅርቦትዎ አራቆት ያቀትሉን።



የመትፈቀር እልቅ 5:- ቢልቅቸ ቆረ ህለቆት

“ቢልቅቸ ቆረ ህለቆት” ይላይ መትፈቀረ ላትፈቅሮት እትኬተላይ ተርቲብቸ ተኪተሉ።

“ቢልቅቸ ቆረ ህለቆት” ይላይ መትፈቀረ ይትፈቀሮኝክ ኢውዶት።

- ሰብያዮይ ሁልምኑም በኩቡቤ ይቃኛኑ አሰት።
- ሰብያዮይ ሁልምኑም ገግበገግኑም “በምን አለሙ? በምን አለሙ?” ቲትባባሉ በኩቡቤ ይዞሮኝክ አሰት።
- ታ1-9 ታሉ እልቅቸ ኡስጥ ሀደይ በጥሮት ሰብያዮይ በጠሩዩ ህልቅ እንጂ ሊንጂ ቲንዛዞኔ ቆረ ከሞ ያልቆኝክ አሰት።
- በቆረ ዩሉ ሰብያዮ በመትፈቀር እለገቡ ሆኖም ታሌ ቢቁጥላይ ውርት ዮጡይ ዌጅ ይትክነበሎኔ ይገባን።
- ቢትምሳሰላን ሃለት ገናሚ እልቅቸ በጥሮት ሰብያዮይ ቆረ ያልቆኝክ አሰት።
- ህይ መትፈቀረ ድባበሎኔ ይትፈቀሮኝክ አሰት።

የመሻወረ ሱልቸ

1. መትፈቀሪ አይነኩን ናር? ለምን?
2. ተመትፈቀሪ ምነ ተፋሀምንኩም?
3. መትፈቀረይ ለጡኖት ምን ምነን አሰት ያትኬሻን?

አክሻት

- ታ1-9 ጃንጎ ያሉ እልቅቸ ላሎት፣ ትዛዘ አጥናቦኔ በፋጡልት በብል አዊሎት ይትጌባን።

4ኛ ሳምት



የመትፈቀር እልቅ 6:- ቁጠልዬ ቁጠልዬ

ሰብያዮይ ሁልምኑም በኩቡቤ ይቃኖነኩ ባሶት ቁጠልዬ ቁጠልዬ ይላነይ መትፈቀረ አትፈቅሮት:- የመትፈቀረሚ ሃለት ሁኖት ያለቢ አሽርጌታይ ቁጠልዬ ቁጠልዬ ቲል ዌጂ ኩቡቤይ ዩንዞኔ ይረውጦን፣ ባርደነ ቲል ይድጎበሎን፣ ቡሽ ቲል ይቃኖን፣ ህነይ ሁክመ በብል የላዋሉ በመትፈቀሪ እለገቡ። ቢታይ ሃለት መትፈቀሪ ይቁጥላን።

የሙሻወረ ሱልቸ

1. መትፈቀሪ አይነኩን ናር? ለምን?
2. ቁጠልዬ ቁጠልዬ ቲሊ ምነ ያኔን? ባርደነ ቲሊው ምነ ያኔን? ቡሽ ቲሊው ምነ ያኔን?
3. ተመትፈቀሪ ምነ ተፋሀምኩንም?
4. መትፈቀሪይ ለትፈቀሮት ምን ምነ አሼሙ?
5. ትዛዘ ቂሮት ምን ፋይደ ያለይ ይመስለህማን?

አክቶት

- ሀደ ግዘ ቴትክ ላሶት መመረ ተኪተሎት ያትኬሻን።

5ኛ ሳምት



የመትፈቀር እልቅ 7:- ሰብርቴ የባትኮ

“ሰብርቴ የባትኮ” ይላነይ መትፈቀረ ላትፈቅሮት እትኬተላነይ ተርቲብቸ ተኪተሎ።

1. “ሰብርቴ የባትኮ ይላን ተስ ይለን መትፈቀር ለትፈቀርነ ” በሎት
2. ዌጂ ሂንዞትዋ ስሞት ያቀትሎነክ ዌጂ ሁልምኑም በደረት ኩቡቤ ይቃኖነክ አሶት ቢታይ መትፈቀር “ሰብርቴ የባትኮ” ባሆኔ ታሶም ግዘ ትሌውደሙ መጥ ታሶሙ። ሰብርቴ ተትብል ሀደም ብልብለሙ አሶት ኤለቢህሙ። ትዛዘ የልትኬተለ በመትፈቀሪ እለገበ

ባይት 1:- ሰብርቴ የባትኮ በርበራሙ ኢንዞ ቲሊ ዌጂ ገናይ ተያንዞ በርበሬኑም ዩንዞን።

ባይት 2:- አናሙ ኢንዱስትሪ ቲሊ ሰብርቱ ትዛዝ ለላብትቦ ዌጂ ገናይ ተያንድ ኢንዱስትሪ ኢንዱስትሪ ኤለቢሙ። በርበሬትም ዩንድ ዌጂ ተመትፊቀሪ ዮሎኒ ይድገቡ።

3. ቢታይ አሰነት ሉላሉሌ ትዛዝ (ለባይትከ:- እዝና ኢንዱስትሪ፣ እዝና ኢንዱስትሪ፣ ጎተቼ ኢንዱስትሪ ገንገናም) ባቦት ለመትፈጄ የቀሬይ ጩሎ ሎኒሎ ዮናን።

የመሻወረ ሱልቸ

1. መትፊቀሪ አይነኮን ናር? ለምን?
2. ህንይ መትፊቀሪ የትፊቀሪ የሎኒይ ጩሎ ምነ ላሼን ኤት የሎኒይ? የቀሩ ሱር የሎኒይሙይ ምነ ለላሱን ኤት?
3. ተመትፊቀሪ ምነ ተፋሀምኩም?
4. መትፊቀሪ ለትፊቀሪት ምን ምነ አሰት ያትኪሻን?

አክሻት

- ትዛዝ አጥናቦትዎ በብል አዊሎት ያትኪሻን ሂንኩሙንገ ይፈይዳን።

ገኘ ሳምት



የመትፊቀር እልቅ 8:- በሂምቸ ምሰሎ ተፊቀሪት

“በሂምቸ ምሰሎ ተፊቀሪት” ይላይ መትፊቀሪ ላትፊቀሪት እትኪተላይ ተርቲብቸ ተኪተሉ።

- ዩንቁራሪተ ምንግዝነትዎ ያስሚዶት ሃለተ ቤደበ ለደረሳሶ አቻቺሎት
- የሳደዲ ደረሰ ዩንቁራሪተ ያስሚዶት ሃለተ አትሜሰሎ ገግተገግኑ ይትፊቀሪክ አሰት
- ደረሳሶይ ባምስት ሀምስት ቆረ ሆኖኔ ባዳይላን ሩቅነ ቡንቁራሪተ ያስሚዶት ሃለተ ይትዋሪክ አሰት
- ቀደማኔ የጄጄ ደረሰ የተዋራተይ ሎኒሎ ዮናን
- ቢትምሳሰላን ሃለት ገናይ በሂምቸ ቢጋግኖት አትፊቀሪት

የመሻወረ ሱልቸ

1. መትፊቀሪ አይነኮን ናር? ለምን?
2. ተመትፊቀሪ ምነ ተፋሀምኩም?
3. መትፊቀሪ ለትፊቀሪት ምን ምነ አሰት ያትኪሻን?

አክቶት


- ሉላሉሌ መትፊቀርቸ በትፊቀርት የጅስመ ጠረኝነተዋ ቁንጨፍተ አኪዎት ያትኬሻን።

8ኛ ሳምት



የመትፊቀር እልቅ 9:- ካሬ አነግነ አላክቼ/ኡዝቼ/

ሰብያዮይ አብሌ ባወጣሙይሙ ሬር በቆረ በቆረ ሆኖኒ ይትፊቀርነክ ላሶት በደቺ ደር ይትኬተላይ ቆረ ያቀኖነኮ እገዙይሙ። ተኢም ሀድ ደረሰ ይጀምራነክ ባሶት ባፍቱ ውርት ቀለ ገነጨ ሉፍት ሉፍት በጀምሮ በሰላጠኒ ውሩሮት፤ ገንጫይ ያለብዬ ሳጠነ ቢንዞት በስረሮ ማረ ተይድረድሪ ጨረ ጃንጎ ስረሮትን። በሆሽተኛ ውርት ሉፍት ሉፍት በውሩሮት የጄጄይ ደረሰ ቢቁጥላይ ውርት የሬርቸኛ በውሩሮት ጨረ ጃንጎ ሂዶት አቅትሎትን። ህይ ሆሽተ ውርተ ሀደም መዲለ ፈሬ የፈጀ ጦኒሎ ዮናን። ማረ የድራደረ ገንጨ ቲውሮር ተትቀሰደ ኤት ያለፈ ቦነ ሀታይ ደረሰ ተጦኒ ዮናኒ ገናይ ደረሰ ይጀምራን።



የሙሻወረ ሱልቸ

1. መትፊቀሪ አይነኩን ናር? ለምን?
2. ተመትፊቀሪ ምነ ተፋሀምኩም?
3. መትፊቀሪይ ለጡኖት ምን ምነ አሶት ያትኬሻን?

አክሾን

- ሉላሉሌ መትፈቀርቸ በትፈቀርት የጅስመ ጠረኝነተዋ ቁንጨፍነተ አኪሞት ያትኬሻን።

9ለኘ ሳምት



የመትፈቀር እልቅ 10:- ጡርቤ አትኩላሎት

“ጡርቤ አትኩላሎት” ይላይ መትፈቀረ ላትፈቅርት እትኬተላይ ተርቲብቸ ተኪተሉ።

1. ባዲ ጨረ ያፍቴ ማረ መልከተ አሱ። በገናይ የመትፈጄ ጨረ ማረ መልከተ አሱ።
2. ሰብያዮይ ተ3-6 ቢዮኖን ቆራሮ ሳዱይሙ።
3. የሰሀደደይ ቆረ ሰተተኝ ማረ ያወጫነኩዋ ለሰተተኝይ ማረ ሬር በሰፊ ይቃናነኩ ኢውዱ።
4. ለሰሀደዲ ቆረ በርተዋ ሀደ ጡርቤ ዋቡ።
5. ሰብያዮይ የሰሀደድኒሙ በበርቲዋ በጡርቤይ ተድጋለሎተ ያቀትሎነኩ ኢውዱ።
6. የመትፈቀሪ ቀስድ በርተ በድጋለሎት ጡርቤ በደቺ ደር አክላሎኔ የመትፈጄይ ማረ ጃንጎ አጂጎትዋ ክንብሎት ሁኖተከ ኢውዱ፤ አሶኔ አቲሩ። ሰብያዮይ በበርት ጡርቤይ ቲወቁ ጥሽ አሶኔ አዮቆነኩ ሺዙይሙ። ይቁጥላይ ሰብዬ መትፈቀረይ ይጀምራነይ ለቀደከ የናረይ ሰብዬ ጡርቤ ያፍቴይ ማረ ኤተ ትያመጭ ዮነኩ ቻሎት ያትኬሻን።
7. መትፈቀሪ ይትፈጃነይ ሰብያዮይ ሁልም ይትፈቀርቡያን ወክት ቲነብረይሙን።

የመቫወረ ሱልቸ

1. መትፈቀሪ አይነኩን ናር? ለምን?
2. መትፈቀረይ ለጡኖት ምን ምን አሶት ያትኬሻን?
3. ህታይ መትፈቀር ያብድ ናረንዶ ቀሊሎን ናር? ለምን?
4. ጅስመነ ጠረኝ ሁኖትከ ለምን ይድገለናን?
5. ጠረኝ ጅስመ ሊነብረነ ምን ምን ሶት አለብነ?

አክቶት

- ሉላሉሌ መትፈቀሮች በትፈቀሮት የጅስመ ጠረኝነተዋ ቁንጨፍነተ አኪሞት ያትኬሻን።



የመትፈቀር እልቅ 11:— ደሃኖቴ ጡርቤ

“ደሃኖቴ ጡርቤ” ይላነይ መትፈቀሪ ላትፈቅሮት እትኬተላነይ ተርቲብቸ ተኪተሉ።

1. ሰብያዮይ ተ6-10 ወሻሾ ባሉሙ ቆራሮ ሳዱይሙ።
2. የሰሀደደይ ቆሪ ኩቡቤ ያቀኖነኮ ኢውዱይሙ። የሰሀደደይ የቆሪ ወሽእንገረከ ይፈታነኮ ለግራቀኚት ታለይ መሪከ እንግረከ ያትራክባነኮ ኢውዱ። ዱታይ ቀስድከ በጉትኒሙ ጡርቤ አታልፋትኮ ላሶት ዮነኮ አፍታቱኒሙ።
3. ቆራይ ኡስጥ ያሉይ ሰብያዮ ሁልምኒሙ እንጃጅኒሙ ኡፍትሉፍተ በፍቶትዋ ባጣውሮት የደሃኖ ኩምቤ ያትሜስሎነኮ ኢውዱይሙ።
4. በሰሀደዲ ኩቡቤ ኡስጥ ጡርቤ አድጉብሉ።
5. ይትኬተሎነይ ሱረ ባፍታቶት አሰኔ አቲሩይሙ።
6. የመትፈቀሪ ሙራድ ጡርቤቴ በገነ ደረሰ እንግር ስር ታልፋትኮ አሶትዋ ጡርቤቴ በገግ እንግር ጉት አታልፋትኮ ህተሮት ሁኖተከ አትፋህሙኒሙ።
7. ማንሚ ደረሰ እንግረከ ባቃነነቢ ኤት ላቅላቅሎት እዝን በይትረሽኒም የደሃኖ ኩምቤ ባትሚስሎት ባጣጣወረይሙይ እንግርቸከ ጡርቤቴ ቢንግርቸከ ጉት አታልፋትኮ ተቅራቀሮት ያቀትላነኮ፤ ባለይ ኤት መጥ ሁኖተከ አጥሩ።
8. ጡርቤ ቢንግርኒሙ ስር ያለፈቢሙ ሰብያዮ ተድጋለሎት ያቀትሎነይ ባድ እንጅኒሙ ሁኖተከ ክፈቶኔ ኢውዱይሙ።
9. ለሆሽተኘ ወክት ጡርቤ ቢንግርኒሙ ስር ያለፈቢሙ ሰብያዮ ኡፍተኒሙ የሬርሻ ባዙሮት ተኩቡቤይ አብሌ በንዞት ተፈቀሮተ ያቀትሎነኮ አፍታቱኒሙ።
10. ጡርቤይ ተሆሽት ግነ የበዘ ቢንግርኒሙ ስር ላለፈ ሰብያዮ ሀጂስ መትፈቀሪ አጂምሮት።

የሙሻወረ ሱልቸ

1. የመትፈቀሪ ስረም ስረም ያትሜካን ኤትከ አይታኒ?
2. ጡርቤ ቢንግራሙ ስር ቲያልፍ አይነካሌ ሃለት ተሴማሙ ናር?
3. ጡርቤይ ቢንግራሙ ስር ለያልፍ ምነ ሶት ናረብሙ?

አክሾን

- ሉላሉሌ መትፈቀርቸ በትፈቀት የጅስመ ጠረኝነተዋ ቁንጨፍፍነተ አቁምሮት ያትኪሻን።

10ኛ ሳምንት



የመትፈቀር እልቅ 12:— ዋጂና ተኪተል

“ዋጂናህ ተኪተል” ይላይ መትፈቀሪ ላትፈቅሮት እትኪተላይ ተርቲብቸ ተኪተሉ።

- ዌጂ ኩቡቤ አቀኖኔ ይቃኖነክ አሶት
- ተዌጂ ጉት ሀድ ሙረ ደረሰ ተሜጠራኒ ሉላሉሌ የቃም ተቅላቀላተ (ለባይትከ:- ደር፣ ታት፣ ለደር ለታት፣ ኡስጥ፣ አብሌ፣ ቱፍት ሉፍት፣ ለሬር ገነገናም) ያትሬሺማነክ አሶት
- ገነ ዌጅ ኡሀን ሀንዞኔ ቢትምሳሰላን ወክት ዩዘዙይሙይ ያሶነክ አሶት።
- በትዛዚ አሰነት ቀውልቸ በልላሎት ይዳሎን ዌጅ ተመትፈቀሪ ውልቀ ዮኖን።
- በመትፈጂ ይቀራይ ደረሰ የትዋራቲ ጦኛሎ ዮኖን።
- መትፈቀሪይ ድባብሎኒ ባትፈቅሮት የዙተዋ የድጉበሎት ሃለተ ቀውልቸ ይሸሉይማነክ እገዙይሙ።

የሙሻወረ ሱልቸ

1. መትፈቀሪ አይነኩን ናር? ለምን?
2. ተመትፈቀሪ ምነ ተጀረብኩም?
3. በመትፈቀሪ ለጡኖት ምን ምነ አሶት ያትኪሻን?

አክሾን

- የዙተዋ የድጉበሎት ሃለተ ቀውልቸ ይሸሉይማነክ አክሾተ አሶት። (ለባይትከ:- ደር፣ ታት፣ ለደር ኡፍተ ኮሎ፣ ኡስጥ፣ አብሌ፣ ቱፍት ሉፍት፣ ለሬር... ገነገናም)

12ኛ ሳምንት



የመትፈቀር እልቅ 13:— ዙታቶ

“ዙታቶ” ይላንይ መትፈቀረ ላትፈቅሮት እትኬተሎንይ ተርቲብቸ ተኪተሉ።

1. ሰብያዮይቢትፌቀርቡያን ጠበ ኡስጥ የሰገገረሙ ኤተ ባስናዶት ኡፍተኒሙ ያሽርጌታይ አዘረ ባዙሮት ይቃዋኑ አሰት።
2. ሰብያዮይ እትኬተሎንይ ዙታቶ ጨቅሞት አቅትሎተኒሙ ላጥሮት ሱለ ተሳሎይሙ። ህታሙ ጉረ፣ ቀኚት፣ ኡፍትሉፍተዋ የሬርቻኒሙ።
3. እትኬተሎንይ ሱር ባፍታቶት አሰኔ አቲሩ።
 - ለሰብያዮይ ዙተ ዋቡይማኒ በታበይሙይ ዙተ አሰነት ያስሚዶን። /ጉረ አዘረ ሂድ፣ ኡፍትሉፍተ ሂድ ገነገናም/
 - አቲ/አሽ ትትቅላቀልቢያሀይ/ሺ ዙተ ትቴግን/ኒ ኡሁንም ቢወዱይሙይ ዙተ ይትቅላቀሎን።
4. ዙታይ ፈየክ በትራሮሱዋ በቻሉ ሬር ገነ ተረሻተኚ ተቅላቀላተ ያሰነክ አሱ/አሺ። /ለባይትከ፡-ቀኚተ ፉኘ ስረር፣ ቀኚተ ፉኘ ተጭመጨም፣ ሬረ ፉኘ ዙር፣ የሬርቻ በምባታ ሂድ ዮናን።

የመሻወረ ሱልቸ

1. በመትፈቀሪ ዩወዱይሙይ ዙተ ተይቲመኩ ለቻሎት ምነ አሺሙ)።
2. ጋራሙ ታሽርጋራሙ ባይታይ ዙተ ይትረከባነኩ ኢውዶት ታቀትሎሙ?
3. ዙተ ቻሎት ላምን እድገላን?

አክቾት

- ዙተ ቻሎት መንቁዋ መጂጂ ለቻሎት እድገላን።

13ኛ ሳምንት



የመትፈቀር እልቅ 14:- ሚዛን ቂርኒ የትፈቀድት ምካት

“ሚዛን ቂርኒ የትፈቀድት ምካት” ይላይ መትፈቀረ ላትፈቅድት እትኬተሎንይ ተርቲብቸ ተኪተሉ።

1. በዛሂር ይትራን የመንቄ ማረ አሚሮት፤
2. ሰብያዮይ ተ3-6 ባሉ ቆራሮ ሳዱይሙ።
3. ተመንቄይ ማረ ሬር ሰብያዮይ በሰፊ ይቃኖነኮ አሶት፤
4. ተሳደዲ ቆረ ኡፍት ሉፍት ታ5-10 ሜትር ሩቅነ ኤት ሼሽት ሜጠቅ ያለይ ሙተ አድጉብሎት፤
5. ለሳደዲ ቆረ ይትፈቀርቢያን ሳንቀ(ራኬት)ዋ ጡርቤከ ዋሶት፤
6. እትኬተሎንይ ነቁጥቸ ባፍታቶት አሶኒ አቲሩ፡-
 - ሚዛንክ ቁራኒ ቢትፈቀርቢያን ሳንቀ ደር ጡርቤከ ባድጉብሎት ያስሚዶነክ ወዶ ዋሶት፤
 - ቢትፈቀርቢያን ሳንቀ ደር ጡርቤከ አድጎበላኒ የሳደዲ ደረሰ ይትፈቀርቢያንይ ሳንቀ ሚዛንክ በቂሮት ሎድ ባላኒ ያስሚዶነክ አሶት፤
 - የጡርቤቴ ሚዛን ለቂሮት በሆሽት ጡርቤቴ ያፎይትቢዬ ሳንቀ ኢንዞት
 - ያፍቴይ/ቴ ጩሎ ተሳደዲ ቆረ ኡፍት ሉፍት ያድጎበሎይ ሼሽት ሜጠቅ ያለይ ሙተ አዘር ሄዳኒ/ታኒ በዙሮት ተክነበላኒ/ተክነበልታኒ የመንቄ ማረ አዘር ያስሚዶነክ/ታስሚዳትኮ አሶት፤
 - ጡርቤ ተቤጤ ሳንቀ ደር ዮደቀቢ/ዮደቀቤት ጩሎ ሀደ ግን ወክት ታበያኒ/ታቤታኒ መትፈቀረይ ይትፈቀራኩ/ትትፈቀራትኮ ያሴን፤/
 - ሀደ ግን ቢትፈቀርቢያን ሳንቀ ደር የድጎበላይ ጡርቤ ተዮድቅቢ/ተዮድቅቤት በመንቄይ ማረ የጄጄ/ የጄጄት ጩሎ ወዶክ ለጄጄይ ጩሎ ዮባን/ቶባት
7. የሳደዲ ጩሎ አነሰ በባሊ ሀደ ግን ወክተ በረከበ ሬር መትፈቀሪ ይትፈጃን።

የሙሻወረ ሱልቸ

1. የጡርቤይ ሚዛን ቂርኒ ቃኖት አነግነ አስሚዶት ያትሜካን? ለምን?
2. ሚዛን ቂርኒ ይትከወኖን ገነ ብልቸ ምን ምን ግዝቸ አሉ?
3. ሚዛን ቂርኒ አስሚዶት ለምን ይድገላን?

አክቶት

- የጉረዋ የቀኘት የጅስመ ቃምቸ ሀይኛ አቻብሮኒ ተድጋለሎት ሚዛነ ቂሮኒ ላሶት ያትኬሻን።



የመትፊቀር እልቅ 15:- የጅጋኙ ቀርጫትቸ

“የጅጋኙ ቀርጫትቸ” ይላይ መትፊቀረ ላትፊቅሮት እትኬተሎንይ ተርቲብቸ ተኪተሉ።

1. ሰብያዮይ ተ3-6 ብዮናን ቆረ በሳዶት ተመንቄይ ማረ ፊረ ሰፊ ይገባነኮ አሶት።
2. ለሰሀደዲ ቆረ ሀራተ ሀራተ ጎፊ ቦርሰዋ ገነ በሉላሉሌ ግዝቸ ያትሜለ ሀደ ቦርሰ ዋቡይሙ። ተመንቄይ ማረ 20 ሜትር ፍቅን ባለይ ኤት ቦርሳሶይ አድጉብሎት።
3. ተማፍታቹይ ፊር እትኬተሎንይ ሱረ አሶኔ አቲሩይሙ።
 - ተሰሀደዲ ቆረ ያፍቴ ሰብዬ ተመንቄይ ማረ የደረሳሶይ ኤተ ይፎኛ ይረውጣን።
 - ሰብዬይ የደረሳሶይ ኤተ ቲጄጅ ሉላሉሌ ግዝቸ ቤንዜ ቦርሰ ሙትቻይ ባውጦት በገናይ ቦርሳሶ ባይነት አይነትኒሙ/በደነኒሙ ቡሳቡሳሶይ ሁለምኒሙ ባድ ቦርሰ አግቦት።
 - እርሳስቻይ ሁለምኒሙ በገነ ቦርሰ ገነገናም ግቦት ዮናን/ህታሚ በፋጡልት ይትረሻን።
 - ብለ ተከመሎትከ ባሽርጌታይ ቲጠረር ሰብያዮይ ሁለሚ ግዝቸ በቡሪ ቦርሰ በድፎት እረውጠ እትክነበላን።
 - በማረ ደር ሆናኔ ይትቃቄራንይ ሰብዬ እንጂ ይነቻን። የነኩዬ ሰብዬ ወደክ ቲረውጥ ዬዳኔ ሙትቻይ ያፍቴይ ሰብዬ ባኚዬ አሰነት ያጅጋኛኔ የቆረከ ኤተ ይትክነበላን።
4. መትፊቀሪ ይትከመላንይ የቆራይ ወሸሾ ሁልምኒሙ ተቅላቀላተይ ከመሎኔ የማረኒሙ ኤተ ቲትክነበላን።

ልቤ በሉ

- ሰብያዮይ በፋጡልት ታዲ ቦርሰ ሉላሉሌ ሙትቸ በላሎት በሉላሉሌ ቀርጫትቸ በሰአይነትኒሙ አግቦተ ያቀትሎነኮ አሱ።

የሙሻወረ ሱልቸ

1. ሙትቻይ ከሞ ለክንብሎትዋ ላጅጋኞት ኢላትሜከንዶ ያትሜካን ለምን?
2. ቲታይ ቀደ ላሽር ትድጋለልቡይማሙ ሙትቸ አይነኮን ላዬህምኒ ታድጎብሉ ናር?
3. ሌገሬ የሽረ ጋረ ሙትቸ በፋጡልት ለላሎትዋ ላድጉብሎት ምነ ታሶሙ?

አክሻት

- ሉላሉሌ ግዝቸ በሰሃለትኑም አድጉብሎት ትልክሽነይሙ ተይቲመኪ ለርከቦት ያግዛን።

14ኛ ሳምንት



የመትፈቀር እልቅ 16:- የቀለም መትፈቀር

“የቀለም መትፈቀር” ይህን ደምትፈቀረ ላትፈቅሮት እትኬተሎንይ ተርቲብቸ በትኬተሎት። አትፈቅሩይሙ።

1. ሰብያዮይ ተ3-6 ቢዮኖን ቆራሮ ሳዱይሙ
2. የሰሀደዲ ቆረ በሰፍ ዮናኒ ኡፍተከ የጠባይ ጉተ ያፎኘ ያዞራኒ ይቃናክክ አሱ
3. በሰፋይ ያፍቴ ላሉይ ዌጅ የቀለመ ሱመ ባቦት ላፍቴይ ቡሸ፣ ለሆሽተኛይ ሰመይደነ፣ ለሼሽተኛይ ባርደነ፣ ላራተኛይ ቁጠልዬ፣ ላምስተኛይ ቡርቱካን ደነዋ ለስድስተኛይ ሉመየደነ ዋቡይሙ።
4. በኩቡቤይ ጉት ቀለ ጡርቤ አድጉብሎት።
5. እትኬተሎንይ ሱር ባፍታቶት አሶኒ አቲሮት።
 - ሉላሉሌ ቀለመ ጥሩኒሙ። ለባይትከ የገገኑም ቀለመ በሎትም ቡሸ። የጠራሙዬ ሰብዬ በኩቡቤይ ውርት የቀዳይ ቆረኑም ኤት ሊትክነበሉ ጃንጎ ለጉረ ይነቀ ቀኚተ ይፎኘ ይረውጣን።
 - ቡሻይ ቢረውጥቢያን ወክት ገናይ ሰብያዮ ተሰቆራይ ሆሾሽት እንጂ ሊንጂ ተድም ደር በትንዛዞት ጉተ አፎኛኒ ሊወስዳን አንገ ዘራመ ዮኖን።
 - ይረውጣንይ/ትረውጣቴ ጩሎ በትቀነይ ዘራመ ስር ቢለፎት በኩቡቤይ ጉት ያድጎበሉዬ ሙተ ንኮት አለቢ/ አለቤት።
 - ቀደማኒ ሙተይ ቆረ ነቁጠ ይረክባን። መትፈቀሪ ይትፈጃይ ሀድ ቆረ ይትከሻነይ ነቁጠ ቲረክብን። ህታሚ ነቁጥ ይቶባነይ ባሽርጌታይ ዮናን። ለባይትከ 10 ነቁጠ ሊዮን ያቀትላን።

የሙሻወረ ሱልቸ

- በመትፈቀሪ ወክት ጅስማሙ የሰሉሌ ዙተ ኢጋገንኩሞኒ ትትቅላቀሉ ያበደህሙ ግዝ ናረ? ምን ምን?
- ቲታይ ቀደ በሉላሉሌ ዙተ በትቅላቀሎት ምነ አሼሞኒ ትሽሎሙ?
- ጅስማሙ በሉላሉሌ ዙተ ፈየኮ ላቅላቅሎት ምነ አሶት አለቢህሙ?

አክቶት

- የጉረዋ የቀኘት የጅስመ ቃምቶ ሀይኛ አቻብሮኒ ተድጋለሎት ሚዛን ቂሮኒ ላሶት ያትኬሻን።

15ኛ ሳምት



የመትፈቀር እልቅ 17:- የስንበቤ መትፈቀር

1. ተራራወጤኒ ለትፈቀሮት እቤዣን ፈት ጠበ።
2. ለሰብያዮይ የሳሳዶተይ መትፈቀረ ዳንገ ኢውዱይሙ።
3. ስንበቤ ዩንዜ አትሜሰሎኔ ይትፈቀሮን ታ1-2 ሙስቲደ ሰብያዮ ሚጥሩ።
4. እትኬተሎንይ ባፍታቶት አሶኔ አቲሩ።
 - ስንበቤ ዩንዜይ ሰብዬ ገናይ አሳደዳኔ በንኮት ሊንዞት ጃደ ያሻን። በውኖትምከ እትፈቀሮንይ ሱር ይሸሉያን መትፈቀረ ያህላን ይረውጤ ስንበቤ ቴንዜይ ጩሎ ላምልግጦት ጃደ አሶት አለቢሙ።
 - ሰብያዮይ ጡርቤ በንቀሎት ጡርቤይ ደዌ ይግናነኮ አፍታቱኒሙ።
 - ሰብያዮይ ስንበቤ ዩንዜዬ ጩሎ ቲነቺሙ ጡርቤ ኤንዞ ላልግነ በነቶይ አለቴንዙ። ህታሚ በሎት ደዌ ሰብ በስንበቤ ለይትዶስ ይትቅራቀራን በሎትን።
 - ጡርቤይ ለገነ መሪ ተያቁብሊ ኢንዞት ያቀትሌንይ በዘ በባሊ 5 ሰኮንድቻን መጥ።
 - ሀድ ይትፈቀራን ጩሎ ጡርቤይ ተዩንዝ ጎፈ እንጂከ በነኩይ በስንበቤ ተቴንዜይ ቆረ ይትልቃለቃኔ ገናይ ሰብያዮ ሳደዳኔ ሊንዞት ጃደ ያሻን። ስንበቤ አትሜሰላኔ ይትፈቀራን ገነ ሰብዬ በሚጥሮት መትፈቀረይ ክንብሎኔ ድበሎት ያቀትሌን።

የመሻወረ ሱልቶች

1. በመትፈቀሪ ወክት በነቶይ ለትነኩ ምነ አሺህሙ?
2. ደዌ ዋጥኩምኒ ትሸሎሙ? ለምን ዋጥኩም?
3. ሌገሬ በሉሳሉሌ ነቶ ለቴንዙ ምነ ታሶሙ?

አክሾን

- ደዌ ተሉላሉሌ ነቶ ለስለጦት ሰበብ የናን።

16ኛ ሳምንት



የመትፈቀር እልቅ 18:- እንጂ ባጣጣሞት ጡርቤ አቂብሎት

“እንጂ ባጣጣሞት ጡርቤ አቂብሎት” የተዋራት መትፈቀረ ይትፈቀድክ ባሰት የጉረዋ የቀኚት ጎተቼ ተቻብራተዋ ቁንጨፍተ ያኪሞነክ እገዙይሙ።

ሰብያዮይ ስድስት ስድስተ የኖኒ በቆረ ይጅጋኞን። በሳደዲ ቆረ ያሉይ ሰብያዮ ኩቡቤ ያቀኖኒዋ ሀደይ/ቴ ሰብዬ በጉት ቃነናኒ/ታኒ ሱመኑም ቲጠረ/ትጠረ/ ጡርቤ ያቁብላን/ታቁብላት። ሱመክ የጠሩዬ ሰብዬ ጡርቤቴ የትቁበላኒ ይክነብላን። ጡርቤቴ የደቅትቢ ሰብዬ ተመትፈቀሪ ውልቀ የናን። በመትፈጂ የቀሬይ ሰብዬ ጦኚሎ የናን።

የሙሻወረ ሱልቶ:-

1. በመትፈቀሪ አፍራንቸንኩም ናረ? ለምን?
2. ተመትፈቀሪ ምን ምን ግዝቸ ተፋሀምኩም?
3. ህንይ መትፈቀሪ በትፈቀድት አይታይ የጅስመ ቃምቸ ይጥረኛን?

አክሾን

- ሉላሉሌ ተረሻቸቸ እንጂ በድጋለሎት ከውኖት ሊንጂ ጥርኞት ያትኪሻን።

17ኛ ሳምንት



የመትፈቀር እልቅ 19:- “ዙራተ ብተኮት”

“ዙራተ ብተኮት” ይላይ መትፈቀሪ ባትፈቅድት የሰብያዮ የጅስመ ቃምቸ ይቆምድክ አሶት ህንይ መትፈቀሪ ላትፈቅድት እትኪተሎንይ ተርቲብቸ በትኪተሎት አትፈቅሩይሙ።

1. ያደ የሮሬ የመትፈቀሪ ኤተ ዳንገ መልከተ አሶት
2. የሰሀደዲ ሰብዬ ሀደ በክሬ ያግዱያን ዘራተ/የቆጢ ጨርቀ ዋቦኔ ተሱሬኒሙ/ተቁንጠኒሙ የጨርቁ ቃም አብሌ ፎኘ ጨልጨል ይላኩ ባሶት ያገባኩ ኢውዱይሙ።

3. ህታይ ጨርቅ ዙራተኒሙ ሁኖተክ ለሰብያዮይ
4. እትኬተሎንይ ሱረ ባፍታቶት አሶኔ አቲሩ።
 - የመትፈቀሪ ቀስድ ያቀተሊ ያህላን ዙራትቸ ለገነኒሙ ለውሰዶት ጃደ አሶትን።
 - ሰብያዮይ ዙራኒሙ ለይወስዱቡይሙ ጃደ አሶት አለቢሙ። ሆንም ታሌ ዙራተኒሙ ቢንጅኒሙ ኢንዞተም የውን ገናይ ሰብያዮ ዙራተኒሙ ሊወስዱቡይሙ ቲመጡ እንጅኒሙ ውቆት ኤለቢሙ።
 - ያድ ሰብዬ ዙራትክ በቶሰደቢ ተገናይ ቦሰደይ ዙራት ኢግኖት ያቀትሌን።
5. ዙራተክ አትቤተክ የፈጄ ቆረ ተጦኒሎ የናን።

የሙሻወረ ሱልቸ

1. መትፈቀሪ አይነኮን ናር? ለምን?
2. ዙራተ ውሰዶተዋ ለኢሻም የገገይ ዙራተ ቂሮት ሆሽተሚ አይነኮ ሀዴኝ አሶተ ያቀትሌን?
3. ጅስማሙ ጠረኝ ልዮን ምን ምን አሼሞኒ ትሽሎሙ?
4. ሌገሬ የጠቀለ ጠረኝ ልቶኑ ምን አሶት አለቢህሙ?

አክቾት

- ቢታይ መትፈቀር ዌጂ ጅስማሙም ሊጥረኝ ሉላሉሌ የጅስመ ተቅላቀላትቸ ሀንግን መትፈቀርቸ ተፈቀሮት ፋይደ አለይ።

19ሰኛ ሳምት



የመትፈቀር እልቅ 20:- ስንበቤ አቲንዞት

ስንበቤ አቲንዞት ይላይ መትፈቀሪ እትፈቀርክን ባሶት የስንበቤ ሀጠራተ ዩውዶክ አሱ። ህይ መትፈቀሪ ለትፈቀሮት እትኬተሎንይ ተርቲብቸ ተኪተሉ፤፤

1. ሰብያዮይ ተ6-8 ብዮኖን ቆራሮ ሳዶትዋ የሰሀደዲ ቆረ በኩቡቤ እቃናክ አሶት።
2. ሰብያዮይ የስንበቤ መለረከትቸ ይጠሮክ ተሳሎት /ለባይትክ ሀንጥሾት፣ ያንጎሮ ጡሌ ሁኖት፣ አስኒቦት፣ ፈልጥ፣ ቦኮክ ገንገናም/
3. የሰሀደዲ ሰብዬ ሀደ የስምበቤ መልከተ የስዳክኮ ባሶት ያይ መልከተ ብለ ያቴራክ አሶት
4. ተሰሀደዲ ቆረ ሀደደ ሙስተኢደ ሰብዬ በሚጥሮት ለትሜጠሩይ ሙስተኢደ ሰብዬ ጡርቤ ዋቦት

5. በቂጥሎትም እትኬተሎንይ ሱረ ባፍታቶት በተረሻት አቲሮት።

- ጡርቤይ ስምበቤ የክላን። ሙስተኢዲ ጩሎ መትፊቀረይ ይጀምራንይ ጡርቤይ ኡፍተደረ በውሩሮት መልከተይ ይጠራን።
- ጡርቤይ ወክተይ ተውሮረይኮ መልከተይ ተጠረይ ጩሎ በልዳሌ ሰብያዮይ ሁልምኒሙ በጠባይ ይትባቤተኖን። ህታይ ጩሎ የውሮረዬ ጡርቤ ባቀተሊ ቅጩ በፋጡልት ገነ ይትቁበላን።
- ሰብዬይ ጡርቤይ ቤንዜ ቃን ይላን። ሰብያዮይ ሁልም ባልቡይ ኤት ይቃኖን። ስምበቤ ዩንዜዬ ሰብዬ የረከበዬ ጩሎ ሎድ ያሻኔ በጡርቤ ለውቆት ጃደ ያሻን። ይትፊቀረይይ ዌጅ በጡርቤ ሊወቂ ያቀትሌንይ ተኮተቼን ኮሎ መጥ። ሰብዬይ ውሮራኔ በወቀ የቁዬ ሰብዬ ጉ ይላን ፍደለ ይረክባኔ እቁጥላንይ ጠሬ ዮኖን። ሆኖም ታሌ የውሮረይ ጩሎ በዶገሰ ጉ ፍደለ የስዳን።
- የሰሀደዲ ሰብዬ መትፊቀረይ በትፊቀሮት ስምበቤ ይላንይ ቀውል የሼፕተቢሙይ ሆሃሆ ለጥሮት ጃደ ያሻን።
- የውሮረይ ይቁጥላንይ መልከተ ጠሬ ዮኖን።

የሙሻወረ ሱልቸ

- የስምበቤ መልከትቸ ምን ምንግዝኒሙ?
- ህሊ ቀደ ሀደ ሰበ ስንበቤ ዩንዜይኮ ትላሉ ናር?
- የስንበቤ ነቶ ተገናይ ነቶ በምን ትላሎሙ?

አክቶት

- ሉላሉሌ ዩንጭን አነግነ የጡሊ ሀጠራትቸዋ መልከትቸ ባጂርቦት አክቶት።

20ኛ ሳምት



የመትፊቀር እልቅ 21:- ንድፌ (ፓተርን) አቅኖት

ዩንጂዋ ዩንግረ ቆረ በሺፋረ ደር ቢትሞት ንድፌ (ፓተርን) ባትቂኖት ሀደደ ግዝቸ ባዳብ በቢቅሮት ይትራሮሶነክ ይትኬተላንይ ተርቲበ በትኪተሎት አትፊቅፋይሙ።

1. ሺፋረ አስናዶት፡
2. ሺፋራይ ደር ዩንጂዋ ዩንግረ ቆረ በሬራ ቀደ አሶኒ አቲሮት (ለባይትከ እንጂ እንግር፤ እንጂ እንግር)
3. ባቀኑዬ ያቴርቡያን ግዝ ኡስጥ ባለይ የመትፊጂ ንድፌ ዞፍ ቁጠላኒ ምን ይመጫነክ ሰብያዮይ ተሳሉ።
4. ባንዙዬ አሰነት ወዳወዶ ሰብያዮይ ሁልምኒሙ ህነይ ሬራ ቀደ ተኬተሎኒ ንድፌ ያቀኖነኮ አሶት።
5. ቢትምሳሰላን ሃለት ገነ ንድፍቸ ባዝጋግ ቢትረከቦን ግዝቸ ያቀኖን።

የሙሻወረ ሱልፋቸ

1. መትፈቀሪ አይነትን ናር?
2. ያቀናህሙዬ ንድፌ አይነት ምንግዝን?
3. ያቀናህሙዬ ንድፌ ወድኩሙይ? ለምን?

አክቶት

- ሀደደ ግዝቸ ባዳብ በቢቅሮት ተይቲመኪ ሊረክቡይሙዋ የሀለቃት የብለቁውም ላኪሞት ይፈይዳነክ ባትፋህሞት አክቱ።

21ኛ ሳምት



የመትፈቀር እልቅ 22:- ቅልብልቦሽ

“ቅልብልቦሽ” ይላይ መትፈቀሪ ባትፈቅሮት ዩነዋ ዩንጂ ተቻጥራተ ያኪሞነክ አሱ። ህይ መትፈቀሪይ ላትፈቅሮት ይትኪተሎይ ተርቲብቸ በትኪተሎት አትፈቅሩይሙ።

አሽርጌታይ/ተቱ ሰብያዮይ አብሌ ባወጠ/ጣት ዞፍ በሆሾሽት ዮናነክ ባሶት ሀምስተ ገንጫጮ በድጋለሎት ሼሽተ ውርተ ይትፈቀሩያነን መትፈቀር። ህንተ ባውጦት ሀዲ ጀማሬ ዮናነክ ባሶት ተኢም በትኪተላይ ሃለት ይትፈቀሮነክ እገዙይሙ።

1ኛ ውርት:— ታምስቲ ገኝጫጮ ኡስጥ ሀደይ ኡፍተ ደረ በውሩሮት ገንጫይ በውሮርቡዬ እንጂ አራተይ ገንጫጮ ወዳወደ በደቺ በፋጡልት በንቀሎት የውሮሩዬ ገንጫ ደቺ ተይነች ቁልቦት። ኡፍተ ደረ የውሮሩዬ ገንጫ ተይቆልቢ ደቺ በነቼ አነግነ በደቺ ደር ያለይ ገንጫ ተይነቅሊ በቀሪ ይትፈቀራይ ጩሎ ተጦኚሎ ዮናነ መትፈቀሪይ ሆሽተኛይ ጩሎ ይጀምራን። ይትፈቀራይ ጩሎ ሀደቱ ገንጫ ኡፍተ ደረ በውሩሮት ወዳወደ አራተሚ ገንጫጮ ንቀሎት ባቀተለ ጦኚሎ ዮናነ ለሆሽተኛ ውርት ያልፋን።

2ኛ ውርት:— ቢታይ ውርት የትሮሼምኮ ሀደ ገንጫ ኡፍተ ደረ ይውሮራኒ በደቺ ተዮድቅቢ በደቺ ደር ታሉይ ሀራት ገንጫጮ ባድ ግን ሆሽተይ በገነ ግንገ ገናይ ሆሽተይ ንቀሎትዋ ባየር ደር ታለት ገንጫቱ ቁልቦትን። ህይ አሶት ያቀተለ ለሼሽተኛ ውርት ያልፋን። የውሮሮተቱ ገንጫ ቦደክት አነግነ ሆሽተ ገንጫ በደቺ ንቀሎት በላቀተለ ይትፈቀራይ ጩሎ ተጦኚሎ ዮናነ ሼሽተኛይ ጩሎ መትፈቀሪይ ይቁጥላን።

3ኛ ውርት:— ቢታይ ውርት አኩም ሀደ ገንጫ ሀደ ገንጫ ኡፍተ ደረ ይውሮራኒ በደቺ ተዮድቅቢ በደቺ ደር ያሉይ ሀራተሚ ገንጫጮ ባድ ግን ህንፈሶትዋ የውሮሩዬ ገንጫ ደቺ ተይነች ቁልቦትን። ጦኚሎ ዮናነይ በትክታታይ ተይቲቃቆጭ ሼሽተሚ ውርትቸ ያለፈይ ዮናን።

የሙሻወረ ሱልፋት

1. መትፈቀረ ወደድኩሙይ? ለምን?
2. ተመትፈቀሪ ምን ተፋሀምኩም?
3. መትፈቀረ ለትፈቀሮት ምን ምን አሺህሙ?

አክሻት

- “ቅልብልብሽ” መትፈቀር ዩንዋ ዩንጂ ተቻጥራተ ያኪማን ፋይደ ያለይን መትፈቀር። ለኢኮ ዌጂ ህንይ መትፈቀረ ሁለግን ተመራርቸኩም ተፈቀሮት አለቢሙ።



የመትፈቀር እልቅ 23:- ደውሰ ተቅራቀሮት

ደውሰ ተቅራቀሮት ይላይ መትፈቀረ ባትፈቅሮት ዌጂ ሉላሉሌ መትፈቀርቸ ቲትፊቀሩ ሊተለቁ ያቀትሎን ሰከባቦ አይነኮ ለትቅራቀሩ ያቀትሎነኮ ባትፈቅሮት አፍታቱኒሙ።

ህንይ መትፈቀረይ ላትፈቅሮት ይትኬተሎይ ተርቲብቸ በትኪተሎት አትፈቅሩይሙ።

1. በነሲብ 15 ሜትረ ይሪቆን ሆሽተ ማራሮ በደቺ አስናዱ።
2. ሀደይ ማረ መንቁ ገናይንገ መጄጄ በበሎት ሱመ ዋቡይሙ።
3. ሰብያዮይ ታ4-6 ብዮኖን ቆራሮ ሳሳዱይሙ።
4. የሰሀደዲ ቆረ ተመንቁይ ማረ ሬር ሰፊ ይገቢነኮ ኢውዱይሙ።
5. ይትኬተሎይ ሱረ ባፍታቶት ኢቅዱይሙ።
 - በሆሽቲ ማራሮ ጉት ያለይ ጠበ በናቸ የትሜለን ሚዴ።
 - የሰሀደዲ ቆረ አማነ መዬይ ተይነች ሚዴይ ኡዶትን
 - ሚዴይ ዮድቡያን ፈሰሽ ዩለይ ሀዲ ኡንገ የትቁጣጡ ወረቀትቸ ህነግን በድራድሮትን።
 - ተቆራይ ሀዲ ወሽ መዬይ ቢነች ቆራይ ሁልምከ ሬረ ይትክነበላኔ ተሚዴይ መንቁ ይክነብላኔ ሀጅሰ ያሽ ይጀምራን።
6. ሆሽተይ ቆራሮ ባድ ግን መትፈቀረይ ይጀምሮነኮ አሶት።
7. መትፈቀረይ ቀደማኔ የፈጄይ ቆረ ጦኚሎ ዮናን።

የሙሻወረ ሱልፋት

1. መትፈቀሪ አይነኮን ናር? ለምን?
2. ተመትፈቀሪ ምን ተፋሀምኩም?

- 3. መትፈቀረይ ለትፈቀሮት ምን ምን አሺህሙ?
- 4. ደውሰ ለትቅራቀሮት ሁለግን ኢክሶት ያለብንይ ፋይደ ያለይሙ ግዝቸ ምን ምንግዝኒሙ?

አክቶት

- ሚዴ ትዮዲ፣ የመኪነ ኡንገ ቆጫ ትያልፊ ደውሰ ለይጄጄብነ በልበንዋ በጨፖት ኡዶት ይነብርብናን።

23ኛ ሳምት



የመትፈቀር እልቅ 24:- ኡንገ ግፈሮት

ኡንገ ግፈሮት ይሉያንይ መትፈቀረ ላትፈቅሮት ይትኬተሎንይ ተርቲብቸ ተኪተሉ።

1. ሰብያዮይ ሁልምኒሙ የትቅራረስ ንሀ/ቾክ ባቦት ሀደ ሰተተኚ የሎን ማረ በደቺ ደር ያሜሮነኮ አሶት። ያሜሩያንይ ማረ በጉብኒሙ/በቁኖኒሙ ቅጩ ዮናን። ምስለኚይ ማፍታቼ ሂንዙ።
2. ይትኬተሎንይ አፍታቱ።
 - ያሜሩዬ ማረ እንግረመ ኡንገ ዮክላን
 - ገናይ በደቺ ደር ያለይ ማረ ሁልም ንገ ዮክላን።
3. ታ1-5 ጃንጎ ዮኖን ሙስተኢደ ሰብያዮ መኪነ እትፈቀሮነኮ አነግነ ያሽዋሮነኮ ተሳሉይሙ።
4. ሰብያዮይ ሁልምኒሙ የገነኒሙ ኤተ ቢንግረማይ ኡንገ ደር ሜጠሮኔይቃኖነኮ አሰ።
5. ላድ ሰብዬ ቢንግረማይ ኡንገ ደር ሊትፈቀር ጡርቤ ዋቡ።
6. መትፈቀረይ ሀቂቀኚ ሀያተ ላትሚስሎት ለሰብያዮይ ኢውይሙ። ሰብያዮይ መትፈቀረይ ይትፈቀሮነይ ገግ በገግኒሙ ጡርቤ በትቃቂበሎት ዮናን። መትፈቀረይ በትፈቀሮት ይቁሮነይ ቢንግረማኒ ኡንገ።
7. ይትኬተሎንይ ሱረ በተረሻት አቲሩ።
 - የመትፈቀሪ ቀስድ ሰብያዮይ ሁልምኒሙ ታድ ዩንግረመ ኡንገ የገናይ እንግረመ ኡንገ ኤተ በትቅላቀሎት ሊቁጥሉን።
 - ባቀተሉ ቅጩ ያቀትሉያን ያህላን ጡርቤ ዩውሮሮነኮዋ ዩንዞነኮ ጃደ አሶት አለቢሙ።
 - ቢታይ ወክት በመኪነ ተንካኮተ ህተሮት አለቢሙ። ቢትምሳሰላን መኪነንገ ሰብያዮ ቡንገ ቢረውጡቡያን ወክት ለንኮት ጃደ ያሻን።
8. ሰብዬ መኪነ ቲነቺ ሰብዬይ ብልኒሙ ይትጋገናን።

9. መትፈቀረይ ታ5-15 ደቂቀ ጃንጎ ባትፈቅሮት በጉቲ ድባዩ ጡርባባዎ ድባዩ መኪናኖ በሰብያዮይ ክሼ በድበሎት መትፈቀረይ የበዘ የስራከተ ባሶት ዮናን።

የመሻወረ ሱልቸ

- መኪነ ቲነቸሀ/ሽ/ ምን ተሴግሀ/ሽ?
- የመኪነ ኡን ተይገቢ ቢንግረመ ኡንጎ ተድጋለሎት ለምን ይፈይዳን? ተመራሀ/ሽ ብትፈቀርብያሀ/ሽ ወክት ገጋሀ/ሽ አይነኮ ቱንጎ ሰከበ ትቁራሀ/ትቁሬሽ?

አክቶት

- ዩንጎ ጨረ ለሰከበ ያቁብላን። ለኢኮ ሰብያዮይ ለትራፊክ ዳብቸ ሁርመ ሶት እነብርብናን።



የመትፈቀር እልቅ 25:- ደቼ ይዶሮን ግዝቸ

ደቼ ይዶሮን ግዝቸ ይሉያነይ መትፈቀረ ላትፈቅሮት ይትኬተሎነይ ተርቲብቸ ተኪተሉ።

1. ሰብያዮይ ደቼ ይዶሮን ግዝቸ በሎት ምን በሎት ዮነኮ ተሳሉይሙ።
2. ደቼ ይዶሮን ግዝቸ በሎት ሁረ ብዬሉቡያን ግዝ ኡስጥ ድፎት ያድጋኔ በደቸ ይውሮራን/ይቤትናን ሰብ በሎት ሁኖተከ አትፋሀሙይሙ።
3. ቢታይ መትፈቀር ታ1-3 ጃንጎ ሙስቲደ ዮኑ ሰብያዮ ደቼ ይዶሮን ግዝቸ ወክሎኔ እትፈቀረነኮ አሶት።
4. የቀሩይ ሰብያዮ ታ5-8 ጃንጎ ባሎ ወሻሾ ሳዱ።
5. በሰሀደዲ ይትፈቀርቡያን ጠበ ጨረ ሀደደ ባልዴ አድጉብሎት፤ የሰሀደዲ ቆረ በባልዴይ ደር ይቃኖነኮ አሱ።
6. ለሰሀደዲ ደቼ ሊዶራን ግዝ ሰብያዮይ በሁረ የትሜለ ሀደደ ጮኖ/ከረጢተ ዋቦት።
7. ይትኬተሎነይ ሱረ ባትፋሀሞት አሶ አቲሩ።
 - ደቼ ይዶሮን ግዝቸ ቢትፈቀርቡያነይ ጠበ በዙሮት በጉት ጉት ሁረ ይጢላን።
 - የቀሩይ ሰብያዮ ያቀተሉ ያሀላን ሁረ ጭም ባሶት ይትክነበሎኔ በሰቆረኒሙ በባልዴ ኡስጥ ጭም አሶት አለቢሙ። ባድ ግን ኢንዞት ያለቢሙይ ሀደን ሁረ መጠ።
 - መትፈቀሪ ይትፈቅረነይ ሁራይ ሁልም ጭም ባላኔ በባልዴይ ኡስጥ ቲቴለልን።

የመሻወረ ሱልቸ

- ሁረ ቤትከ ትጢሉ ምን ይሴግማን?
- ባዝጋግነ በደቼ ይጢሉይማን ሁራሮ ጭም አሶት ለምን ይፈይዳን?
- ዝጋገነ ላክማምቶትዋ በጡሃርነት ለቂሮት የሰሀደድነ ምነ አሶት ይትቁርብናን

አክቶት

- ሁረ በሰኤትከ ጣሎት አዝጋገ ይደራን። ሎነምኮ አዝጋጋህሙ በጡሃርነት ኢንዞት ይነብርቢማናን።

24ኛ ሳምት



የመትፈቀር እልቅ 26:- ቡሽ፣ ባርደነ፣ ቁጠልዬ ማብራትቸ

ቡሽ ማብራት፣ ባርደነ ማብራት፣ ቁጠልዬ ማብራት፣ ይላነይ መትፈቀረ ላትፈቅሮት ይትኬተሎነይ ተርቲብቸ ተኪተሉ።

1. ሰብያዮይ ቢትፌቀርቡያነይ ጠበ የሰገግኒሙ ት ነብረይማነኮ አሶት።
2. ይትኬተሎነይ ሱር በዛሂር አሶኔ አቲሮት።
 - ቡሽ ማብራት፣ ባርደነ ማብራት ሀነግን ቁጠልዬ ማብራት በበሎት ጥሩ።
 - ቡሽ በሎት ቃን ተቅላቀላተይ ወክትሎክት በቃኖት ቤት ሜዛነ ቁረ/ቁሪ።
 - ባርደነ በሎት በሎድት ተቅላቀል/ይ/።
 - ቁጠልዬ በሎት ሂድ/ሂጂ/ በብሽክሊት ደር ሀነግን በመኪነ ያሉኮ ባሶት በጠበ ደር በተስት ይትቅላቀሎነኮ አሶት። ሰብያዮይ ተገነ ሰብዬ አይትላተምነኮ አይኔ ዩዶነኮ ተሳል/ይ/።
 - ይቁጥላነይ መብራት ይቴዘዛን ጃንጎ ሰብያዮይ ያፍቴይ ተቅላቀላተ በሎትም ተቅላቀሎት፣ ቃኖት ሀነግን ባልቡይ ኤት ሜዛነ በቂሮት ያሶነኮ አሶት።
3. ለጢት ወክት ሉላሉሌ ቀለምቸ በጥሮት መትፈቀረይ ይትፌቀርነኮ አሶት።

የሙሻወረ ሱልቸ

- ማብራትቻይ ቲጠሪ ወክተይ ተቅላቀሎት በሎድት ተቅላቀሎትዋ ለቃኖት ምካት አቻኪመ ናር? ለምን?
- ሊኢቀደ ህነይ ማብራትቸ ትሽሉይማሙ? ባዩት?
- ሌገሬይ ህነይ ማብራትቸ ገነ አይነኮ ተሰከበ ለትቅራቀሮት በልበን ይድጋለልነቢማን?

አክቶት

- ቡንገ የትራፊክ ሰከበ ለትቅራቀሮት የማብራት መልከትቸ ቂሮት ያትኬሻን።



የመትፈቀር እልቅ 27:- ህንጣቢቴ ተኪተሉ

“ህንጣቢቴ ተኪተሉ” እሉይማኔ መትፈቀር ላትፈቅርት የጉረ አነግነ የቀኘተ እንጂ ቅልቀዬ ያኪሞነኩ ላሶት ለኮሎ የታቦይ ፊራቀዳዶ በትኪተሎት እትፈቀርክ አሱይሙ።

1. ሰብያዮይ በጡምድ በጡምድ /ሆሽቶሽተ/ አሶኔ ሳዱይሙ፤
2. ተጡምድቻይ ሀደኒሙ የምርተ የብለ ወጠ ባቦት መትፈቀረይ እጀምርክ አሱ፤
3. ለሰሀደዲ ጡምድ ገናይ መሪክ ተኪታዬ ለሆነ ኤት መትፈቀረይ እጀምራን።
4. እትኪተሎንይ ኡስባቦ/ኑቁጥቸ/ አቲሩይሙ፤
 - ሂዱ እላንይ ቀውለ ቲሉ ሁልሚ ተቁባይቸ የገነኒሙይ በርበሬ በደረት በደረት ሜትር ባትራራቆት ቲመራንይ መሪኒሙ በቀኘት አዘር እንጅ ላሶት እጃዶን፤
 - መትፈቀረይ እመርንይ ሰብያዮ ቀኘተይ እንጂኒሙ ሀደ ግን ደረ ባውጦትሞ ሀደግነ ኮሎ ባውርዶት በጎልጌ ኡስጥ በሜጠሩይ አዘር እንጂኒሙ ያቅላቅሉ።
 - አቃኑ ቲሉይሙ ተኪታዬ የናሩይ ሰብያዮ ወደኒሙ የምርተይ ብለ የመራርቸኒሙይ ቀኘተ እንጂ ቢንዞት እመርን።
5. ሀደ ሀነግነ ሆሽተ ያላን ደቂቀ ሂዲኔ እከተማን በሉይሙ።
6. በሁልሚ ወክት ሰብያዮይ መራርቸኒሙ ቢንዞት እትኪተሎይማኔኩ አጥሩ/አትሪግጡ።

የሙሻወረ ሱልቸ

- በመትፈቀሪ ወክት የሉላሉሌ ዙተ አዘረ በትቅላቀሎት የመራርቻሙይ እንጂ ትትኪተሉ ምነ ተጀረብኩም/ምን ተሴማሙ/?
- ትኢ ቀደ የቀኘተሞ የጉረ አዘረ በትቅላቀሎት ምነ አሼሞ ትሽሎም?
- የቀኘተሞ የጉረ አዘረ የትቅላቀሎተ ቻሎታሙ ላኪሞት ምነ ታሰሙ?

26ኛ ሳምት



የመትፈቀር እልቅ 28:- ዩንቂት

ዌጄይ አብሌ ባወጣሙ በሆሽቸት ዮኖነክ ባሶት ወዳወዶ ሀድኑም ይሳሎን ሆኖኒ “ነሀ/ነይ ዩንቂት?” ይሎክ ገናይንገ ይጀውባን ሆኖኒ “ኑቅ/ኑቂ?” ባሎኒ ይትፈቀርክ አሶት። ለባይትከ

ነሀ/ነይ ዩንቂት

ኩሎ ኩላሊት አፍ ዩሌት ባሪት፤ ምንግዝን?

ጀዋብ:- ቡጳ

ነሀ/ነይ ዩንቂት?

ተሰመራሰመር ዝሬትቸ ኡስጥ ሀድኒ

ይሌጤ ይበሉኛን?

ኩሉሌሳንኩ

ቡስጤ ብገር መይ አለ

እሄ ማንኩይ?

ጀዋብ :- ቡርቱካን

ነሀ/ነይ ዩንቂት?

ተጋሮ ቡቃይታቸ ኡስጥ ሀድኒ

ቃሜየ ቡሽ ስሬየንገ ቁጠልዩን

እሄ ማንኩይ?

ጀዋብ :- ካሮት

28ኛ ሳምት



የመትፊቀር እልቅ 29:- ደዌ ርከቦት /ታከሞት/

ደዌ ርከቦት ይላነይ መትፊቀረ ባትፊቅሮት ደውስ ቲጄጅ የትቅራቀሮት የብለቁወ ያኪሞነክ ላሶት ይትኬተሎነይ ተርቲብቸ ተኪተሉ።

1. ሰብያዮይ ተ6-10 ጃንጎ ባሉ ቆራሮ ሳሳዶት።
2. የሰሀደዲ የቆራይ ዌጅ በኩቡቤ እቃኖነኮ አሶት።
3. ተሰሀደዲ ቆረ የዶክተረ ተላቡሰ ወክሎኔ ይትፊቀሮን ሙስተኢደ የሆኑ ዌጅ ሚጥሮት።
4. ለሰሀደዲ ዶክተር ጡርቤ ዋቦት።
5. ሰብያዮይ ማንሚ የነቶ አይነት መልከትቸ እጠሮነኮ አሶት።
6. ይትኬተሎነይ ሱረ ባፍታቶት አሶ አቲሮት።
 - ጡርቤይ ዩግናነይ የነቶን «ደዌ»።
 - የቀሩይ ሰብያዮ በነቶ የቴንዙ ሰብያዮ ተላቡሰ ቦክሎት ይትፊቀሮነኒሙ።

- በነቶ የቴንዙ ዌጅ በደቺ ደር በብርክኒሙ ይድንበረኮን።
- “ደክተሪ” ለሰሀደዲ ሰብዬ ለጉረ አዘር ነቃኒ የቀኘተ “ደዌ ይውሮራን”።
- “ደዌይ” ዩንዜይ ጩሎ ይነቃኔ ይቃናን።
- “ደዌ” በደቀይ ጩሎ በብርክክ ዩዳን። ገናም ተጡርቤይ ለጉረዋ ለቀኘት አዘር ያሉሚ ሱር ይድንበረኮን።

የሙሻወረ ሱልቸ

- በመትፈቀሪ ወክት ጡርቤይ ትዮድቅብሙ ምን ተሴማሙ?
- ቴኢ ቀደ ደውስ ጄጄብመ ትሽሎሙ? ተደውሲ ለሰለጦት ምን አሼህሙ
- ሀድ ደውስ ጄጄቢማኒ ከሞ መለ በልረከብኩም ሞ ቶኖሙ?

አክሾት

- ማንሚ ህንጭን ቴጄጅ ቦክትከ ታከሞትዋ የቴዘዘይ ደዌ በሱት ውሰዶት ያትኪሻን።

29ሰኛ ሳምት



የመትፈቀር እልቅ 30:- ሩክቦ ያለይ ጡሃርነት

“ሩክቦ ያለይ ጡሃርነት” ይላይ መትፈቀረ ባትፈቅሮት የገገ ጡሃርነተ ቤደበ ይጀረቦነክ ላሶት ይትኬተሎይ ተርቲብቸ ተኪተሉ።

1. ንሀ/ቾክ አነግነ ማርከር በድጋለሎት ዛሂር የመንቄ ማረ አሚሮት
2. ሰብያዮይ ታራት ነቀለ ስድስተ ቢጄጎን ቆራሮ ሳዶት
3. ሰብያዮይ ታፍቴይ ማረ ሬር ይቃኖነክ ኢውዶት
4. በሳደዲ ቆረ ኡፍት ሉፍት ታምስት ነቀለ አስረ ሜትረ ጃንጎ አራተ ጡሃርነተ ቁርቡይማን ኤትቸ የክሎን ኩቡባቦ/ጨምባሮ በደቺ ደር ሚስሎት።
5. ጡሃርነተ ይቁርቡይማን ሙትቸ ያቴሮን ሀምስተ ምስለቸ አስናዶት።
6. ሰብያዮይ የሳደደይ ጡሃርነተ ይቁርቡይማን ሙትቸ ሱመ ሂንኩሙንገ ለምን ይድገሎነክ አፍታቶኒ ዩውዶነክ አሶት። ለባይትከ:- ህታይ ዩስንን ቡሩሽ። እስነ ላጣህሮትዋ ጡሃርነተከ ለቂሮት ይድገላን።

7. በሳደዲ ጨምባሮ ኡስጥ የሰገግክ ጡሃርነተ ይቁርቡያን ሙተ ምስለ አድጉብሎት።

8. በቂጥሎትም እትኬተላነይ ባፍታቶት አሶኒ አቲሮት

- አደ የጡሃርነተ ብለ ቲጠሪ ተሳደዲ ቆረ ሀደድ ጨሎ ለብለ ያትኬሻነይ ሙት ድጎበለብዬ ጨምባሮ ኤተ በፋጡልት ይረውጦነክ ኢውዶት። ለባይትከ እንጃጂ ታራጦት ቲሊ ሳሙነ ያድጎበልቡዬ ጨምሮ ኤት ፍወጦት።
- የጨምባሮይ አነግነ በደቺ ደር የሜሰሉዬ ቲጄጉ ሀደ እንግረኑም አገቦኒ ላምስት ሰኮንድ እንጂኑም ይትራጦን፤ እስነ ይስዋኮን ገነገናም ያትሚሰሉ።
- ተኢም የመንቄ ኤተኑም በትክነበሎት ለሬር ሰፈ በግቦት ሊቁጥላኔ ብል ወዶኑም የቂሩ።

9. በተረሻቲ እትከወኖን የጡሃርነት ብልቸ።

- እስነ ተስዋኮት
- ዱመ ስብስቦት
- ጅስመ ተራጦት
- ጥፍረ አጣህሮት
- እንጂ ተራጦት

የሙሻወረ ሱልቸ

- በሰገርበ ታሱይማሙ የጡሃርነት ምን ምንግዝኒሙ?
- ለደር የጨቀሙይ ያፍየ ከውኖት ፋይደክ ምን ምንግዝን?
- እስናሙ በምስት ምስትን አያም ትስዋኮሙ?
- እንጃሙ ትትራጦሙይ መቼ መቼን?

አክቾት

- የገገ ጡሃርነተ ቂሮት ላፍየ ያትኬሻን።

32ኛ ሳምንት



የመትፈቀር እልቅ 31:- የሙሊ አያም ተረሻትቸ

በሙሊ አያም ይትከወኖን ተረሻትቸዎ አትኬሻተኑም ቤደበ ባትሚስሎት መትፈቀር ይትፈቀሮኑክ ባሶት በወክት አስጥ ይመጦን ተረሻትቸ ይላሎኑክ አሶት።

1. በሙሊ አያም ይለብሱይማን ልባሰቸ፣ አደኛ ሙዚቀዎ ሻህርቸ አስናዶት።
2. በሙሊ አያም በጋርኑም ይትረሶን ግዝቸ ቤደበ ዌጂ ለጎልጌ መራርቸኑም ውዶኑክዎ ሙሻወረ ያሶኑክ አሶት።
3. ታ5 ነቀለ 6 ዌጅ ያሉይ ቆረ ህለቁ
4. በሰቆረኑም ሀደ ሙሊ በሚጥሮት በሙሊ አያም አይነካሌ ተረሻትቸ ይትከወኖኑክ ባትሚስሎት መትፈቀር ይትፈቀሩኑክ አሱይሙ።

የአ-ጎልጌ አሽር ፕሮግራም

መጀመሪያ 3. የተረጎች ተራሮች ወክት



መክሼ

መግመጋር 61

ተረጎት 1:- 77 አቻሹት 62

ተረጎት አጠቃላይ 2:- ታ1-9 ጃንገ ደሴ አጠቃላይ አጠቃላይ 62

ተረጎት ህጠቅ 3:- ታ1-9 ጃንገ ደሴ ህጠቅ ህጠቅ 62

ተረጎት ህጠቅ 4:- ታ1-9 ጃንገ ደሴ ህጠቅ በህግ ህጠቅ 63

ተረጎት አጠቃላይ 5:- ህጠቃ ጥላቂ አትራክት 63

ተረጎት አጠቃላይ 6:- አጠቃላይ ደንብ የደጋጋሚ ብላት 63

ተረጎት ህጠቅ 7:- ደጋጋሚ/ረባረባ/ ግጥም 64

ተረጎት ህጠቅ 8:- በቅረ አስጥ በነጻ ተሞላት 64

ተረጎት ህጠቅ 9:- ህጠቅ በህግ አተገባበር 64

ተረጎት ህጠቅ 10:- 77 አትራክት 65

ተረጎት አጠቃላይ 11:- የቀበሌ አጠቃላይ ሚሳል 65

ተረጎት ህጠቅ 12:- ሰበ ደግሞ ሰበ ደግሞ 66

ተረጎት ህጠቅ 13:- የመደግራገቢ አደነት 66

ተረጎት ህጠቅ 14:- ቢሰጥ ምስል ሚሳል 67

ተረጎት ህጠቅ 15:- ሰንብት የረቀቀ ብር 68

ተረጎት ህጠቅ 16:- ተግባር በጉድገድ ቅጠ አትራክት 70

ተረጎት ህጠቅ 17:- መታመን በደነገ ሚሳል 70

ተረጎት ህጠቅ 18:- የመት ስሙ ፋይደ አጠቃላይ 70

ተረጎት ህጠቅ 19:- ፍደራ ሳላት 71

ተረጎት ህጠቅ 20:- ዘርገት ፊራቀደ 72

ተረጎት ህጠቅ 21:- ሜምሜም አትራክት 72

ተረጎት ህጠቅ 22:- ስላሳሳ ወብት አትራክት 73

ተረጎት ህጠቅ 23:- ቀሰመ አትራክት 73

ተረጎት አጠቃላይ 24:- ሜምሜም አትራክት 73

ተረጎት ህጠቅ 25:- ቡቃይታ አትራክት 74

ተረጎት ህጠቅ 26:- የመት አጠቃላይ አትራክት 74

ተረጎት ህጠቅ 27:- ቀጠላ ሳላት አትራክት 74

ተረጎት ህጠቅ 28:- የመፋየ አሳወ /መሳወ/ አትራክት 75

ተረጎት ህጠቅ 29:- ፍሰት ከክን ግዘት ቃላት 75

ተረጎት ህጠቅ 30:- በቀኛ አትራክት 76

ተረጎት ህጠቅ 31:- ገዢ ግጥም 76

ተረጎት ህልቅ 32:- ዙተዋ ሩቅነ ሳሎት77

ተረጎት ህልቅ 33:- አዘጋገ ቻሎት77

ተረጎት ህልቅ 34:- ሙታሙትቸ በህባጅኒሙ አትዋሮት.....78

ተረጎት ህልቅ 35:- ዩንጂዋ ዩነ ተቻበራተ አኪሞት.....78

ተረጎት ህልቅ 36:- ሙታሙትቸ በቃደደኒሙ ቢቅሮት79

ተረጎት ህልቅ 37:- ፍደራቸ፣ ቀውራቸዋ ቀሲሎ ሙሳዋዎ ክተቦት.....79

ተረጎት ህልቅ 38:- ዙተ ሳሎት.....80

ተረጎት ህልቅ 39:- ተትራሬክ ሰክበ 77 ተቅራቀሮት80

ተረጎት ህልቅ 40:- ደውሰ ትደጂጎን ሩሃሳሎዋ በሂምቸ 77 ተቅራቀሮት81

ተረጎት ህልቅ 41:- ታሲሳቦ ሰክበ 77 ተቅራቀሮት81

ተረጎት ህልቅ 42:- ዩረቀት ጉንጉነ አሶት81

ተረጎት ህልቅ 43:- የሙታሙትቸ ሙትረክቤ ሳሎት82

ተረጎት ህልቅ 44:- ሱሲነተ ክሶትዋ አትምሳሰሎት82

ተረጎት ህልቅ 46:- ባደም አደም አትረሶን ብሰቸ84

ተረጎት ህልቅ 47:- አቻካትቸ ኪውደት84

ተረጎት ህልቅ 48:- የሳምቲ አደምቸ85

ተረጎት ህልቅ 49:- የጋራሪ ቡቃደታቸ አክማምቸት.....85

ተረጎት ህልቅ 50:- ስንቀ ስንቅ86

ተረጎት ህልቅ 51:- የሰብደዩ ብሰ ጭምጭም አሶት.....87

ተረጎት ህልቅ 52:- ደደም ህልቅ87

ተረጎት ህልቅ 53:- በትረዘቅት ወክት ተቂሮት ደሰቢሙ ደፍዩ አዳብቸ87

ሙግሙጋር

ቢታይ ሙጀለድ ኡስጥ ሉላሉሌ የቆረዋ የቢቶ ብልቸ ተስናዶን። ተስናዶይ የቢቶዋ የቆረ ተረሻችቸ በድባየ ሰብያዮይ አነሰ ቢሊ ባድ አያም ሀደ ተረሻተ በደረሳይ የመቅሬ ሙጀለድቸ ያለይ መመረ በትኪተሎት ደረሳሶይ ያቡይሙይ አምረ /አሱ የባሉይሙይ ብለ/ በሱትክ አሶተኒሙ ተካኪተሉይሙ። ባምሪ አሰነት በሱትክ አሶት የጦኔይሙይ ሱረንገ ሉሌ ዮነ ተክታተላተ ባሶት ቁወኒሙ አኪሞት ያትኪሺናን። ሂታይ ስረኔ ተራሮሻች በሙሻወረ ወክት ሂንኩምንገ በሉላሉሌ ተረሻች ወክት የቀሩዬ ኡስቤ የበዘ እጀረቦነኮ ታሶትምክ በድባየ ፍደልቸ፣ ቀውልቸዋ ህልቅቸ በላሎትዋ በክተቦት፤ ምስልቸ በቅቦት እንጂኒሙ ላፍታቶት፤ ልቤ በሎተ ለትራሩሶትዋ ለገነገናም ግዝ ያግዘይማን።

ቢታይ ሙጀለድ ኡስጥ ሉላሉሌ ተረሻችቸ ላሶት ያቀትሌነኮ ያሶን ብላትቸ ታቦን። ህታይ ብላትቸ መንቄ ልዮኑ የቀረቡ ለሆነ ኤት የሰወክተይዋ ኤተይ ሃለተ ባኪሞት ተድጋለሎት ያቀትሌን።

1ኛ ሳምት



ተረጎሻት 1:- ገገ አቻቺሎት

ሰብያዮይ ወደቦዶ የንቁኔ በመክማቾቲ ፋጢመ ገገሽ ያቻቻልትሚኮ ለጎልጌ መራርቸኒሙ ገገኒሙ ያቻቻሎነኮ ለኮሎ የታቡይ ፊራቀዳዶ የትኪተሉ።

1. ሰብያዮ በኪሼኒሙ አሰነት ሀድ ባድ በጎልጌ መራርቸኒሙ ኡፍትሉፍት ይቃኖነኮ አሰት፤
2. ሰብያዮ/ሰብያቴ ተፋጢማይ ወግሽግ በሰማዬ/በሰማተዬ አሰነት ገገኒሙ ያቻቻሎነኮ አንሻሽጦት እትጌባናን፤
3. ሀዲ ሰብያ ገገከ ቲያቻቻል ገገኒሙ በሱኩት እትክታተሎነኮ አሰት፤
4. ቢታይ አሰነት ሁልሚ ሰብያዮ ለጎልጌ መራርቸኒሙ ገገኒሙ ያቻቻሎነኮ አንሻሽጦትዋ ወዶ ዋሶት።

ልቤ በሉ

- ሰብያዮ ገገኒሙ ቲያቻቻሉ ሙለ ሱመኒሙ፣ ኡምረኒሙ፣ የጋረ አበሮሰኒሙ ወሻሾ ሱመ፣ ዮዱያንዋ እጠሉያን ግዘ በቡትን ኢውዶተኒሙ አትሪግጡ።



ተረጎሻት እልቅ 2:- ታ1-9 ጃንጎ ያሉ እልቅቸ አቲልቆት

ታ1-9 ጃንጎ ያሉ እልቅቸ በህፍዝ ላቲልቆት ለኮሎ የታቡይ ፊራቀዳዶ የትኪተሉ።

1. ታ1-9 ጃንጎ ያሉ እልቅቸ ኅት በባለ ጠምበ በህፍዝ ባድኖት ጥሮት፤
2. ሰብያዮይ የጠሩኒሙይ እልቅቸ በትኪተሎት ጠምበኒሙ ኅት ባሶት ባድኖት እጠሮነኮ አሰት፤
3. ሰብያዮይ እልቅቻይ ድባበልኩም በህፍዝ ባቴለኩሙይሙ ፊር ተዌጂ ጉት ሀድኒሙ /ክሼ ያለይ/ በጥሮት ቢትምሳሰላን ሃለት ፍደለይ ያቴልቃነኮ አሰትዋ ቢታይ ሃለት ለሁልምከ አጃጂኅት፤
4. ቢትምሳሰላን ሃለት ሰብያዮ ታ4-6 ጃንጎ ብዮናን ቆረ በሳሳዶት ወደቦዶ ዬልቆነኮ አሰት፤



ተረጎሻት ህልቅ 3:- ታ1-9 ጃንጎ ያሉ ህልቅቸ ሂልቆት

ታ1-9 ጃንጎ ያሉ ህልቅቸ ሊልቆት ለኮሎ የታቡይ ፊራቀዳዶ የትኪተሉ።

1. ታ1-9 ጃንጎ ሊልቆት እድገሎን ሙትቸ ለባይትከ:- የገገኒሙ ህንግቢተ፣ በቆርኪ፣ ሀንግነ ቢትምሳሰሎን ግዝቸ አሰናዶት ያቀትሉን፤
2. ሉላ ሉሌ ሙትቸ በድጋሎት ህልቅቸ በህፍዝ የሰሀደደኒሙ ወዳወዶዋ በፊራቀዳዶ በጥሮት ሰብያዮሚ ድባበሎ እጠሮነኮ አሰት፤

- 3. ሰብያዮይ ህልቅቻይ ድባበልኩም በህፍዝ ባቴለኩም ሬር ተሰብያዮይ ጉት በገግኒሙ ክሼ ዩልቆን ሱረ በሚጥሮት ቢትምሳሰላን ሃለት ያቴልቆነኮ አሶት፤
- 4. ቢትምሳሰላን ሃለት ሰብያዮይ ታ4-6 ጃንጎ ባሉ ቆራሮ በሚደቦት ወደቦዶ ዩልቆነኮ አሶት፤



ተረሻች ህልቅ 4- ታ1-9 ጃንጎ ያሉ ህልቅቻ በህፍዝ ሂልቆት

- 1. ታ1-9 ጃንጎ ያሉ ህልቅቻ በህፍዝ ሊልቆት ለኮሎ የታበይ ሬራቀደ የትኪተሉ።
- 2. ታ1-9 ጃንጎ ያሉ ህልቅቻ ዩንዜ ዩልቀ ካርደ አስናዶት፤
- 3. ዩልቀ ካርደይ ለሰብያዮይ ሉልምኒሙ ቢትራን ኤት ስቀሎት፤
- 4. ታ1-9 ጃንጎ ያሉ ህልቅቻ በጉደር በርት ባቲሮት ጎት በባለ ጠምበ የሰሀደደክ ጥሮት፤
- 5. ሰብያዮይ የጠሩኒሙይ እልቅቻ በትኪተሎት ጠምበኒሙ ጎት አሶ ባዴኝ እጠሮነኮ አሶት፤
- 6. ሰብያዮይ የጠሩኒሙይ እልቅቻ ድባበልኩም በህፍዝ ባቴለኩም ዞፍ ተሰብያዮጉት ሀደ በሚጥሮት ቢትምሳሰላን ሃለት ያቴልቃነኮ/ታቴልቃትኮ አሶት፤

3ኛ ሳምት



ተረሻች እልቅ 5- ህልቀዋ ቴላቄ አትራክቦት

ታ1-20 ጃንጎ ያሉይ ህልቅቻ በቆርኪ ሀነግነ ቢትምሳሰላን ግዝ ደርበደር ባድጉብሎት ህልቀይ ቲቴለቆን ግዝቸ ግነ ያትራክቦነኮዋ ዩልቆነኮ ላሶት ለኮሎ የታበይ ሬራቀደ የትኪተሉ።

- ሰብያዮይ ታ4-6 ጃንጎ ብዮኖን ወሻሾ ባሉይ ቆራሮ ሳሳዱይሙ።
- በሰቆረኒሙ ታ1-20 ጃንጎ ዮኖን የትቃቆጡ ዩልቀ ካርድቸዋ ቴላቄ ግዝቸ ለባይትከ፡- ቡርኩት ቆርካኮ፤ ምጣጦ፤ የባርዛፍ ቆሮቄዋ ገነገናም ዋቦት፤
- ሰብያዮይ በቆረ ሆኖኔ ህልቅቻይ ቲቴለቆን ግዝቸ ያትራክቦነኮዋ ዩልቆነኮ አሶት፤



ተረሻች እልቅ 6:- እርሳስ ዩንዞትዋ የድጋለሎት ብላት

እርሳስ ዩንዞትዋ የድጋለሎት ሃለተ እትራሮሶነኮ ባሶት ታ1-20 ጃንጎ ያሉ ህልቅቻ ለቅቦት ለኮሎ የታበይ ሬራቀደ የትኪተሉ።

- ሰብያዮይ ሁልምኒሙ እርሳስ ዩንዞነኮ አሶት፤
- ሱተኛይ ዩርሳስ ኢንዞት ሃለተ ባቲሮት ታ1-20 ጃንጎ ታሉ ህልቅቻ ኡስጥ ሀደይ በለውሂ ደር በጎሀ(ኾክ) ቅቦ አቲሮት።
- ሰብያዮይ ሁልምኒሙ ታ1-20 ጃንጎ ያሉ ህልቅቻ ተማራይ ተዮጡ ቅቦተ ያቀትሎነኮ አትራሩሱይሙ።



ተረጎሻት ህልቅ 7:- ዩልቀ ኑቁጥቸ/ረባረቦ/ ግጣጥሞት

በኑቁጥቸ/በረባረቦ/ የስናዱ/የትሜሰሉ/ ታ1-20 ጃንጎ ያሉ ህልቅቸ በግጣጥሞት ክተቦተ እትራሮሶነኮ ላሶት ለኮሎ የታቦይ ፊራቀደ የትኪተሉ።

- ታ1-20 ጃንጎ ያሉ ህልቅቸ በኑቁጥቸ/በረባረቦ/ አስናዶት፤
- ሰብያዮይ ሁልምኒሙ እርሳሰ ዩንዞነኮ አሶት፤
- በረባረቦ የስናዱ ታ1-20 ጃንጎ ያሉ ህልቅቸ ኡስጥ ሀደይ በለውሂ ደር በጎሀ(በቾክ) በግጣጥሞት ክተቦ አቲሮት፤
- ሰብያዮይ ሁልምኒሙ በረባረቦ የስናዱ ታ1-20 ጃንጎ ያሉ ህልቅቸ ተማራይ ተዮጡ ይግጣጥሞነኮ ይክትቦነኮ አሱይሙ/ አትራሩሱይሙ/።

5ኛ ሳምት



ተረጎሻት ህልቅ 8:- በቆረ ኡስጥ በነሻጠ ተዋሰዶት

ሰብያዮ በቆረ በቆረ በውኖት ኩቡቤ አቀኖኔ ይድጎበሎነኮ ባሶት “ዮዱያን መትፊቀረ” ቤደበ ነቀሎኔ አሳዌ ይሎነኮ ላሶት የቆራይ አሚረ ሚጥሮተ፤ በሱኩት አጥናቦተ፤ በነሻጠ ተዋሰዶተዋ ገነገናም ሃለትቸ እትራሮሶነኮ ላባቢዞት ይትኬተላይ ፊራ ቀደ ተድጋለሉ።

- ሰብያዮ ታ4-6 ጃንጎ በውኖት በቆረ ኩቡቤ አቀኖኔ እድጎበሎነኮ አሶት፤
- ሰብያዮይ በጉትኒሙ ለመትፊቀሪ የሰቆረኒሙይ አሚረ ገግኒሙ እሜጥሮነኮ አሶት፤
- ሰብያዮይ ዮዱያይ መትፊቀረ (ለባይትከ፡- የትሻሺሞት መትፊቀር፤ ሀንዘልቆጶዋ ገነገናም መትፊቀርቸ) በሚጥሮት መትፊቀረይ ይትፊቀርቡያን አዳበዋ መትፊቀረይ ለምን ዮደዱይኮ ዩውደነክ አሶት፤
- ሰብያዮይ በሱኩት ያጥናቦነኮ በነሻጠ ተዋሰዶተ ያቀትሎነኮ ላሶት ድባብሎ ባትሪሶት ቁወኒሙ አኪሞት፤



ተረጎሻት ህልቅ 9:- ህልቅቸ በህፍዝ ክተቦት

ታ1-20 ጃንጎ ያሉ ህልቅቸ በህፍዝ ቲቴወደይሙ ሰብያዮይ እድባብሎ ክተቦተ እትራሮሶነኮ ላሶት ለኮሎ የታቦይ ፊራቀደ የትኪተሉ።

- ነሻጠዋ ክሼ ያለይሙ/ሙስተኢደ የሆኑ/ ሰብያዮ በጥሮት በለውሂ ደር እልቅቻይ ትዩውዱይሙ እክትቦነኮ አሶት ፤
- ሰብያዮይ ሁልምኒሙ እርሳሰ ዩንዞነኮ አሶት፤
- ሰብያዮይ ሁልምኒሙ ታ1-20 ጃንጎ ያሉ ህልቅቸ ባድ ቀውል ትዩውዱይሙ እክትቦነኮ አሶት፤



ተረሻት ህልቅ 10:- ገገ አቅትሎት

ሰብያዮ በቆረረሙ ኩቡቤ ባቅኖት እድገብሎንኮ ባሶት “ገገ ያቅትሎተ አትኬሻተዋ ፋይደ” ተሰብያዮይ ባትባባዶት ተጅሪባረሙ ኅት ላሶት ለኮሎ የታባይ ፊራቀደ የትኪተሉ።

1. በጎልጌ ኡስጥ ደረሳሶይ ያያመ አያመ ብለኒሙ ቲያሱ ሂታሚ እንጂኒሙ ቲትራጡ፣ ኡፍተኒሙ ቲትራጡ፣ ዱመኒሙ ቲስበስቡ፣ ልባሰኒሙ ቲሉብሱ፣ ጫመኒሙ ትያግዱ፣ ስንቀኒሙ ቲትረዘቁዋ ገንገናም ብለ ትያሱ ያቴሮን ምስልቸ በዘንግሪ ስቀሉኒሙ።
2. ያያመ አያመ ብለኒሙ ያሶነኮ ያግዙይማን ዩግዣረ ሙትቸ ጎልጌ ባምጦት የሰሀደዲ ሰብዬ ገገ አቅትሎተ ባሽር ጋር እትራሮሶነኮ ላሶት /አሻንጉሊት፣ ወይቦ፣ ምስታዎት፣ ቡሩሽዋ ገንገናም.../
3. ሰብያዮይ ገገ ያቅትሎተ አትኬሻተዋ ፋይደ እጅረባነኮ አሶት፤
4. በሰአያምክ ሰብያዮ ገንኒሙ ሊገዙት ያግዙን ተረሻትቸ /እንጂኒሙ ተራጦት፣ ኡፍተኒሙ ተራጦት፣ ዱመኒሙ ስብስቦት፣ ልባሰኒሙ ልበሶት፣ ጫመኒሙ አግቦተ፣ ጡሃረ ጋር ተድጋለሎት የምሳሰሉ/ በገንኒሙ ቻሎት እከውኖነኮ አንሻሽጦት፤
5. ዱመኒሙ ስብስቦትዋ ጅስመኒሙ ተራጦተ ሰብያዮ በጎልጌ ኡስጥ ባሻንጉሊት እትራሮሶነኮ አሶት፤
6. ሰብያዮይ ገንኒሙ አቀተሎ ያሱያነይ ማነሚ ተረሻተ ባቢርቆት ተቻይነተ ዋቦት /እንጂ አጥፊጥፎት፣ በመሰልነት አቅርቦት.../

6ኛ ሳምት



ተረሻት እልቅ 11:- የቀበሉ እልቅቸ ሚሎት

ሰብያዮ የቀበሉ እልቅቸ ሚሎ ክተቦተ እትራሮሶነኮ ላሶት ለኮሎ የታባይ ፊራቀደ ተኪተሉ።

- በመትራሮሼይ ክታብ ኡስጥ የቀበሉይ እልቅቸ በሚሎት ያቴርቡይማን ሉላሉሌ ሰንጠረዣዣ አስናዶት (ለባይትክ፤- ለኮሎ ያለይ ሰንጠረዥ ካሌ)
- ሰብያዮ የቀበሉይ እልቅቸ በሚሎት ክተቦተ እትራሮሶነኮ አሶት።
- ቢትምሳሰሎን ሉላሉሌ ሰንጠረዣዣ በሚሎት ታ1-20 ጃንጎ ያሉ ህልቅቸ ክተቦተ እትራሮሶነኮ አሶት።

1		3	
	7		10
11		13	15
			20

7ኛ ሳምት



ተረጎሞት ህልቅ 12:- ሰበ ድግሎትዎ ሰበ ዱሶት

ሰብያዮ የሰበ ወልደ አይነት ድግሎትዎ ሰበ ዱሶት ያቀጥሉኑ ቢላይ ዱም ያትባደኑዎ ለጎልጌ መራርቸኛው ያቀርባኑ ላሶት ለኮሎ የታበይ ሬራቀደ የትኪተሉ።

- ሰብያዮ ታ4-6 ጃንጎ በውኖት በቆረ እድጎበሎኑ አሶት፤
- የሰበ ወልደ አይነት ድግሎትዎ ዱሶት ያቀጥሉኑ ባበይኖት ለባይትከ ሰበ በስድብት፣ በይትጌባን ሃለት ንኮት፣ በውቆት፣ ብለ ባብዞትዎ በገንገናም ሃለትቸ ደውስ ሊጄጄቢ ያቀጥላኑ፤ ሰበ ቲትመከ እገዞት፣ ያለይ ግዘ ቆት ባቀተለ ያህላን ባቦት በሳዶት፣ የሰበ ወልደ ምካተ በጀረቦትዎ በገንገናም ግዘ ልያግዚያቀጥሉን)
- ባዳይል ቆራሮ ሰብ አይነት ሊደወስ ያቀጥላኑ ገን ቆራንገ ሰበ አይነት ልያግዚ ያቀጥሉኑ ያትባደኑ አሶት።
- ዌጂ ያትባደቡዬ ቡረ ኡስቤ ለጎልጌ መራርቸኛው ያቀርባኑ አሶት፤
- በመትፈጄም በልባስ የትሼፈኑ ቃምቸኛው የገገኛው ሁኖተኛው ታቦት እንደትኛው ተሃኪምቸ በልቀሬ ገን ሰብ ልያንገርው ሊነቺው አይትጌባን ሁኖተከ ሂንኩምንገ ህይደ ያሻው ባለ በቆት እመጫን ባለ ላቦት እንደትዎ ላሽርጌታቸኛው ኢውዶት እድጌባኑ ባትፋህሞት አሽረይ ፍዶት።

8ኛ ሳምት



ተረጎሞት ህልቅ 13:- የመድግራገቤ አይነትቸ

ሰብያዮ የመድግራገቤ አይነትቸ በሰአክላቅኛው እሜድባኑ ላሶት ለኮሎ የታበይ ሬራቀደ የትኪተሉ።

- ሰብያዮ በቆረ ቆረ አድጉብሎት፤
- የመድግራገቤ አይነትቸ አንጭረ ማትፋህሜ ዋቦት፣
- የትቃቆጡ ሀነግን በምስል የስናዱ የመድግራገቤ አይነትቸ ለባይትከ:- መኪነ፣ አውሮፕላን፣ ባቡር፣ ጋሬ፣ ፈረዝ፣ በቅሎ፣ ጋሜለ፣ ሁማርዎ ገንገናም ለሰቆራይ ዋቦት።
- ሰብያዮ ሼሽተ ወረቀትቸ ያየር፣ የደቺ፣ የበህር በበሎት የከተቡይ ወረቀተ ለሰቆራይ ዋቦት፤
- የትቃቆጡ ሀነግን በምስል የስናዱ የመድግራገቤ አይነትቸ በሰአክላቅኛው እሜድባኑ አሶት፤
- ባትኪትሎትም ቢትምሳሰላን ሃለት የመድግራገቤ አይነትቸ ዘማነኛዎ አደኝ በበሎት እሜድባኑ ያማኑ አሶት፤



ተረሻት ህልቅ 14:- ቢልቅቸ ምስለ ሚስሎት

ሰብያዮ ህልቅቻይ ባትራክቦት ህድ ማእነ ያለይ ምስለ ይሜስሎነኮ ላቦት ለኮሎ የታቦይ ሬራቀደ የትኪተሉ።

- ቢልቅቸ የስናዱ ምስልቸ ለሰብያዮ ዋቦት፤
- ሰብያዮ በህልቅቻይ ቀደ ያሉይ ረባረባቦ ባትግጣጥሞት ምስልቸ እሜስሎነኮ አቦት።
- ሉላሉሌ ቀለም ያለይሙ እርሳስቸ ባቦት ሰብያዮ የሚሰሉዩ ምስለ ቀለመ እቀቦነኮ አቦት፤

11ኛ ሳምንት



ተረጎሻት ህልቅ 15:- ሰንቲብቸዋ የረቀት ብርቸ

ሰብያዮይ ሰንቲብቸዋ የረቀተ ብርቸ በቆረ ሳቦት ተቀሊ በንቆት የሮሬይ ኤተ እቤቅሮ ያድጎብሎንኮ ሳቦት ለኮሎ ያለይ ሬራቀደ የትኪተሉ።

- ቲታይ ኮሎ ያሉይ ሰንቲብቸዋ የረቀተ ብርቸ ኮፔ አሶት፤
- የሜዞ፣ ያድ ሰንቲብ፣ የሱሙኔ/የሆሽት ሰንቲብ ተሜዞ/ዋ ሀምስት ሰንቲብቸ/ቼንቼ/ ሂንኩምንገ የ1፣ 5፣ 10፣ 50 ዋ 100 የረቀተ ብርቸ ሳቅርቦትዋ ሳቲሮት ያንዞንኮ አሶት።
- በኮፔ ያበዙይሙይ የረቀተ ብርቸዋ ሰንቲብቸ ለሰብያዮ በቆረ ሳቦት ተቀሊ ነቀሎ የሮሬይ ኤተ አፎኖ በሬራቀደ ይቤቅሮንኮ አሶት።





13ኛ ሳምንት



ተረጎሻት ህልቅ 16:- ቶማዎ በጉድርነኒሙ ቅጩ አትዋሮት

ሉላሉሌ የጉድርነዋ የምግርነ ቅጩ ያለይሙ ቶማዎ ለሰብያዮይ ባቦት በጉድርነ ቅጩኒሙ በሬራቀደ እቤቅሮ ያድጎብሎ ነኮ ላሶት ለኮሎ ያለይ ሬራቀደ የትኪተሉ።

1. ሉላሉሌ የጉድርነዋ የምግርነ ቅጩ ያለይሙ ቶማዎ በጉድርነዋ በምግርነ ቅጩ አስናዶት፤
2. ሰብያዮይ በቆረ ቆረ አድጉብሎት፤
3. ሉላሉሌ የጉድርነዋ የምግርነ ቅጩ ያለይሙ ቶማዎ ለሰብያዮይ በሰቆረኒሙ ዋቦት፤
4. ሰብያዮይ ሉላሉሌ የጉድርነዋ ቅጩ ያለይሙ ቶማዎ ሀንጭር፤ ጉተኘዋ ጉዶር በበሎት እቤቅሮነኮ ሉላሉሌ የምግርነ ቅጩ ያለይሙ በርትቸ ቀጩን፤ ጉተኘዋ መገሪ በበሎት ይቤቅሮነኮ አሶት፤



ተረጎሻት ህልቅ 17:- ሙታሙትቸ በደነኒሙ ሚድቦት

ሉላሉሌ ደነ ያለይሙ ቆርቸ ለሰብያዮይ ባቦት በደነኒሙ እላሎነኮ ላሶት ለኮሎ ያለይ ሬራቀደ እትኪተሎ ያሶነኮ እገዙይሙ።

1. ሉላሉሌ ደነ ያለይሙ ቆርቸ አስነዶት፤
2. ሰብያዮይ በቆረ ቆረ አድጉብሎት፤
3. ሉላሉሌ ደነ ያለይሙ ሙትቸ ለሰብያዮይ በሰቆረኒሙ ዋቦት ፤
4. ቆርቸይ በደነኒሙ ለባይትከ:- ቡሸ፣ ሳንቸ፣ ሰመይደነዋ ገነገናም ደናኖ ያሉይሙ ሉላሉሌ ቆርቸ ሀዴኘ በሰደነኒሙ እሚድቦነኮ አሶት፤



ተረጎሻት ህልቅ 18:- የሙትቸ ሱመዋ ፋይደ ኢውዶት

ባዝጋጊ እትረከቦን ግዝቸ ዩንዜ ምስለ ባቅርቦት ሰብያዮይ ፋይደኒሙ ያበይኖነኮ አሱይሙ። ለባይትከ:- ስልክ፣ አልገ፣ ኩባየ፣ ቡቸ፣ አደን፣ ቁኚዋ ...ገነገናም። ለኮሎ የታበይ ሬራቀደ አትሪሱይሙ።

1. ባዝጋጊ ይትረከቦን ግዝቸ ምስለ አስናዶት፤
2. ምስለይ ቢትራን ኤት ስቀሉይ፤
3. በቶመ አነግነ ወሽላቆ በድጋለሎት ሰብያዮ ሱመኒሙ ፋይደኒሙ ዩውዶነኮ አሶት።



ተረሻት ህልቅ 19:- ፍደልቸ ላሎት

የፍደል ሰፊ ባቲሮት በህፍዝ እጠሮነኮ ባሶት የፍደልቻይ ሱመ አይነትቸዋ ዝሬተኒሙ ይላሎነኮ አሱ። ለኮሎ ያለይ ፊራቀደ እትኪተሎ ያሶነኮ እዝይሙ።

1. የሳምተይ ፍደልቸ (በ፤ ቀ፡ ጠ ዋ መ) ለሰብያዮይ በጠምበዋ በቆር አቻቺሎት።
2. የፍደልቸ (በ፤ ቀ፡ ጠ ዋ መ)ን ዝሬትቸ በጠምበዋ በቆር እላሎነኮ አሶት፤
3. የሰሀደዲ የ(በ፤ ቀ፡ ጠ ዋ መ) ዝሬት ሀዲ ተገናይ በምን እትላያነኮ ሰብያዮይ ሙሻወረ ያስቡያን ሃለተ አባቢዙኒሙ፤
4. ሰብያዮይ የፍደልቻይ ቆረ ዩምባሶት ሃለተ ለውሀይ በድጋለሎት እላሎነኮዋ ሀደይ ተገናይ ባትዋሮት እትፋሀሞነኮ አሶት፤
5. የትከተቡ የ(በ፤ ቀ፡ ጠ ዋ መ) ሂንኩምንገ ዝሬትቸኒሙ ዩንዙ ወረቀትቸ ለሰብያዮይ ባሶት ሰብያዮይ ፍደልቻይ በሰመቃሚ ድባብሎ በክተቦት ያምገሩያነኮ አሶት፤ ለባይትከ ባፍቴይ አያም «በ»ን ባትኪትሎት «ቡ»ን አኩም ባትኪትሎት «ቢ»ን... ቦ ጃንጎ ያምገሮ እከታቦነኮ አሶት፤
6. አምገሮኔ የከተቡይሙይ ፍደልቸ ለመራርቸኒሙ ያቴሮነኮዋ ምን ዮኑኮ ዩውዶነኮ አሶት፤
7. በረባረቦ የትከተቡ የ(በ፤ ቀ፡ ጠ ዋ መ) ሂንኩምንገ ዝሬትቸኒሙ ዩንዙ ወረቀትቸ ለሰብያዮይ ባሶት ሰብያዮይ የሰመቃሚ ረባረቦ እግጣጥሞነኮ አሶት፤
8. በዱብሎ የትከተቡ የ(በ፤ ቀ፡ ጠ ዋ መ) ሂንኩምንገ ዝሬትቸኒሙ ዩንዙ ወረቀትቸ ለሰብያዮይ ባሶት ፍደልቻይ በሰመቃሚኒሙ ማረኒሙ ተይገፍሩ ቀለመ እቀቦነኮ አሶት፤
9. ሉላሉሌ ቆርቸዋ ፍደልቸ በሉላሉሌ ግዝቸ አሶተዋ ክተቦተ አትራሩሶት፤ /በቆርኪ፤ የባርዛፍ ቆሮቄ፤ ሙቃደዋ የክብሪተ ህንጩ፤ ምጣጦ/ገንጫጮዋ ...ገነገናም/
10. የመዬ ቀለመ በድጋለሎት ቢንጣቢትኒሙ የቻቻሉይሙይ ፍደልቸ ክተቦተ አትራሩሶት፤
11. ሰብያዮ የ(በ፤ ቀ፡ ጠ ዋ መ) ፍደልቸ ተዝሬትቻምኒሙ ግነ በጠምበዋ በቆር በላሎት በሰወዶ ተፍደል ሰፋይ እቀሮነኮ አሶት፤
12. ሰብያዮይ የ(በ፤ ቀ፡ ጠ ዋ መ) ሂንኩምንገ ዝሬትቸኒሙ በጠምበዋ በቆር በላሎት በሰወዶ ተፍደል ሰፋይ እቀሮነኮ አሶት፤
13. የቻቻሉይሙይዋ የቀሩይሙይ ፍደልቸ ቆረ ቦረቀት እከትቦነኮላሶት አንሻሽጦት፤
14. ሰብያዮይ የከተቡይሙይ የ«በ» ፍደል ተዝሬትምከ ድባብሎ በክተቦት እትራሮሶነኮ አሱ፤

14ኛ ሳምት



ተረጎሻት ህልቅ 20:- ዘርነትዋ ሬራቀደ

በሉላሉሌ ግዝቸ ጉት ያለ ዘርነት ሂንኩምንገ ሬራቀደ እጀረባነት ላትሬቅሮት ለኮሎ ያለይ ሬራቀደ እትኬተሎ እጀረባነት አሱይሙ።

- ብገፍ ሉላሉሌ ደነ ያለይሙ ግዝቸ ለባይትከ ጠርቤ፣ ቆሮቄ፣ ቆርኪ፣ እቴለቆን ግዝቸ፣ የልባሰ ቁልፍቸ፣ የጂኦሜትሪ ቆርቸ፣ ደቃቆ፣ ምጣጠ/ገንጫጮዋ ...ገነገናም ብገፍ ኢንዞ ጎልጌ ነሙ፤
- ባትኪትሎትም ሰብያዮይ በቆረ ሳሳዱይሙ፤
- ተኢ ዞፍ ሉላሉሌ ቆር ያለይሙ ግዝቸዋ እቴለቆን ግዝቸ በልቃልቆት በሰቆራይ ሊትረከቦን ሰብያዮ ሳሳዱይሙ፤
- ባትኪትሎት እትምሳሰሎን ዮኑይ ቴላቃቆ ሀደ ኤተ ያትራክቦነት አንሻሽጠይሙ። (ለባይትከ፡- እምረካን፣ ሉምሉም/አይምረካን/፣ ቀል፣ የሮሬ፣ ...ገነገናም ዮኑይ ሱረ ሀደ ኤተ ጭም አሶት)፤
- በምን እትምሳሰሎነት ሰብያዮይ ተሳሉይማኔ ጀዋበ ዮቦነት አንሻሽጠይሙ፤
- ተኢ ዞፍ በይትምሳሰሎን (ሉላ ሉሌ) ቴላቃቆ ባውጦት ያድጎብሎነት ሰብያዮይ አንሻሽጠይሙ፤
- በምን አይትምሳሰሎነምኮ ተሳሉይማኔ ጀዋበኒሙ ዩውዶነት አንሻሽጠይሙ፤
- ተኢ ሬር በሉላሉሌ ሩክቦ ጭም ያሱይሙይ ግዝቸ በሬራቀደ ያድጎብሎነትዋ በምን ሬራቀደ ያድጎብሎይሙኮ ዩውዶነክ አሱ። (ለባይትከ፡- ቀል፣ ጉተኘ ዋ የሮሬ ቢሌን ያትዋሮት መቃምቸ)
- በመትፈጄም ባደድ ግዝቸ ጉት ያለ ሩክቦዋ ሬራቀደ ቢላነይ ኡስቤ አክቾተ ዋቡይሙ።

15ኛ ሳምት



ተረጎሻት ህልቅ 21:- ጭምጭምተ አቅኖት

ቢቴለቆን ግዝቸ/ሙትቸ/ዋ ሲባጎ ባቦት ሙትቸይ በሲባጎ ጭም አሶ ቢገደት የጭምጭምተ ኡስቤ እጀረባነት ላሶት ለኮሎ ያለይ ሬራቀደ እትኬተሎነት አሱይሙ።

1. እቴለቆን ግዝቸ/ሙትቸ/ዋ ሲባጎ አስናዶት፤
2. ጭምጭምት በሎት ምነ በሎት ዮነኮ ለዌጂ አትፋህሙይሙ፤
3. በሲባጎይ ህንጥረተ ባቅኖት በቆርኬይንገ ለባይት ዮናን ጭምተ አሶ አቲሩይሙ፤
4. የስናዱይ እቴለቆን ግዝቸዋ ሲባጎይ ለሰብያዮይ ዋቡይሙ፤
5. ሰብያዮይ ባንዙዩ አሰነት እቴለቆን ግዝቸዋ በሲባጎይ ሉላሉሌ ጭምጭምቸ አሶ ያቴሮነኮ አሱይሙ፤



ተረሻት ህልቅ 22:- ሉላሉሌ ወብትቸ አሰት

ቲንጥ ጫፍ ተሸዋረራተ፤ ቶረቀት ሰፊን አቅኖተ ባትራሩሶት ሉላሉሌ ወብትቸ ያሰነኮ ኡግዠ አሱኒሙ። ለኮሎ ያለይ ፊራቀደ በትኪተሎት አትሪሱይሙ።

1. ዩንጠ ጫፊዋ ወረቀተ አስናዶት፤
2. ተጫፊ ተሸዋረራተ፤ ቶረቀቲንገ ሰፊንዋ ጄተ አሶ አቲሮት፤
3. ሰብያዮይ ባንዙዩ አሰነት ባሶት ያሶኔ ያቴሮነኮ አሰት፤

16ኛ ሳምት



ተረሻት ህልቅ 23:- ቀለመ አስናዶት

ቡሽ አፈረዋ ዩንጠ ጫፊ ባጥምቆት ቀለመ አሰት ባትራሩሶት ሉላሉሌ ወብትቸ ያሰነኮ ኡግዠ አሱኒሙ። ለኮሎ ያለይ ፊራቀደ በትኪተሎት አትሪሱይሙ።

1. አፈረ፤ ዩንጠ ጫፊ፤ ገፍለዋ መዩ፤ ኮሶ ሳነ፤ ሁንኩትመ አስናዶት፤
2. ለደር የጨቀሙይ ሱር በድጋለሎት ቀለመ አይነኮ አሶተ ያቀትሌነኮ አቲሮት፤
3. ለደር ያሉይ/የታቡይ ግዝቸ በድጋለሎት ባጥምቆትዋ በብጥብጦት ቀለመ አሶተ እትራሮሶነኮ አቲሮት።



ተረሻት እልቅ 24:- ጭምጭምቻይ አትዋሮት

ለሰብያዮ ሉላሉሌ ግዝቸ ባሶት ያንሳን፤ ይበዛን ቅጦ ዮናን በበሎት ያትዋሮነኮ አሱ። ለኮሎ ያለይ ፊራቀደ በትኪተሎት አትሪሱይሙ። በርትቸ፤ የጂአሜትሪ ቆርቸ፤ ፍትልተ/ሲባን ገንገናም በቆረ ባድጉብሎት ለሰብያዮ ዋሶት።

1. ሰብያዮይ በታቦይሙይ ፍትልተ/ሲባን ሆሽተ ህንጥረትቸ(ጭምትቸ) ያግዶነኮ አሰት።
2. ባትኪትሎት በቆርቸ ኡስጥ ቀልቀልቻይ ሀደ ሼሽተ ሜጠቀ፤ ሀደ ኩቡቤ፤ ሀደ ሀራተ ሜጠቀ ያገቦነኮ አሰት።
3. በሆስተኛይ ህንጥረት ኡስጥ ሀምስተ ቶማዋ ያገቦነኮ አሰት።
4. ተኢሬር ሆሽተይ ያሱይሙይ ህንጥረትቸ ሜጠቅ ለሜጠቅ ያድጎብሉይማነኮ በሰህንጥረቲ ኡስጥ ያሉይ ቴላቃቆ ዩልቆነኮ አሰት።
5. ተኢ ዞፍ ባይታይ ህንጥረት በለ ይቴለቆን ግዝቸ ያሉኮ አይታይንገ ቀል እቴለቆን ግዝቸ ያሉይኮ ተሳሎት።
6. ተኢ ዞፍ አይታይ ጭምት እበዛነኮ አይታይንገ ያንሳነኮ ተሳሎይሙ። ጀዋበምከ ጭምትቻይ ባትዋሮት ዩውዶነኮ ተሳሎይሙ።
7. ህነይ መሮሼ ድባበሎ ባሶት የጭምትቸ ተረሻተዋ አትዋራተ ኡስቤ እጀረቦነኮ አሰት።

17ኛ ሳምንት



ተረጎሻት ህልቅ 25:- ቡቃይታቶ አብቅሎት

አፈረ፣ መዬዋ ያይረ ኑረ በድጋለሎት በላስቲክ ቡቃይታ አብቅሎት ያቀጥሉኑኑ ሊጀረቡ ፈየኮ አትፋህሙኒሙ። ሊታሚ ለኮሎ ያለይ ፊራቀደ በትኪተሎት አትፋህሙደሙ።

1. አፈረ፣ ላስቲክዋ መዬ አስናዶት፤
2. አፈረ፣ አስናዶት፤ በላስቲክ ሳን ኡስጥ መዬ አግቦት፤
3. የጥሬያጥረይ ዜሬተ ለባይትከ ባቁለ አግቦትዋ አፈረይ ያይረ ኑረ ሊረክብ ቢያቀጥልብያን ኤት አድጉብሎት፤
4. በሰገርበ መዬ ባስኮት አክማምቶትዋ መሊቀክ ተክታተሎት፤
5. በመትፈጄ ሰብያዮይ ሁልምኒሙ የቀበሩይሙይ ቡቃይታቶ ያዘፎኑኑ ባሶት የሳድባደኒሙ ተረጎሻተዋ ተጅረበ እትዋሰዶኑኑ አሶት።



ተረጎሻት ህልቅ 26:- የሙትቻ ኤተ ፈትነ አትዋሮት

ሉላሉሌ ቅጩ ያለይሙ ሙትቻ ባቦት ተረጎሪዋ ተቀሊ ሙት አይታይ የበዘ ፈተ ኤተ ዩንዛነኮ ዩውዶነክ አሱ።

1. ሉላሉሌ ቅጩ ያለይሙ ሙትቻ በቆረ በቆረ ዋቦት፤
2. ሙትቻይ በጠረቤዘ ደር ሜጠቅ ለሜጠቅ አድጉብሎት ለባይትከ ደብተረ፣ ክታቦ፣ ጮኖዋ ...ገነገናም
3. ሙትቻይ ዩንዛዩ ኤተ ቢንዞት ፈተዋ ጡቀ ኤተ ዩንዜይ ሙተ ዩውዶነክ አሶት።



ተረጎሻት ህልቅ 27:- ቀውልቻ ላሎትዋ ቅሮት

የቻቻሉይሙይ ፍደልቻ በድጋለሎት የሼፕቱ ቀውልቻ በህፍዝ እላሉይማነኮ እቀሩይማነኮ አሱ። ሊታሚ ለኮሎ ያለይ ፊራቀደ በትኪተሎት አትሪሱይሙ።

ሰብያዮይ የቻቻሉይሙይ «በ»፣ «ቀ»፣ «ጠ» ዋ «መ» እሉይማን ፍደልቻዋ ዝሬትቻምኒሙ በጠምበዋ በቆርኒሙ ዩክሱይማነኮ አሶት፤

1. በቀሩይሙ ፍደልቻ ያለቁይሙ ቀውልቻ ተሙትቻዋ ተከውንቻ ምስል ግነ ባትራክቦት ማእነኒሙ እጀረቦኑኑ አሶት፤
2. ፍደል «በ»፣ «ቀ»፣ «ጠ» ዋ «መ»ን የጉድሎዋ ኡፍተ ኮሎ በክተቦት ሰብያዮይ በተርቲብ እቀሩይማነኮ አሶት /ጠበቀ፣ ቀበጠ፣ ጠመቀ፣ መቀጠ፣ .../
3. በትቃቆጡ ፍደልቻ («በ»፣ «ቀ»፣ «ጠ»ዋ «መ») በግጣጥዋት ቀውላ ያልቆነኮ አሶት፤

4. ያለቁይሙይ ቀውልቶ በድባብሎት እጠሩይማኑዋ እከትቡይማኑ አሰት፤
5. በሬርንገ በሰሀደዲ የፍደልቶ ዝሬትቶ የጉድሎዋ ኡፍተሎ በክተቦት በተርቲብ እቀሮኑ አሰት፤
6. በሰሀደዲ ፍደል ዝሬትቶ ቀውለ እጄፕቶኑ አሰት፤
7. በቀሩይሙይ ፍደልቶዋ በዝሬትቶኒሙ የተለቁ ቀውልቶ ተሙትቶዋ ተከውንቶ ምስል ግነ ባትራክቦት መእነኒሙ እጄረቦኑ አሰት ለባይትከ «መቀጥ» እላነይ ቀውለ «ተመቀጥ» ምስል ግነ አቲሮት፤
8. ወደቦዶ በመራርቶኒሙ ቀደ የጄፕቱይሙይ ቀውልቶ እቀሮኑዋ በገናሚ ሰብያዮ ያትቁሮኑ አንሻሽጦት፤



ተረሻት ህልቅ 28:- የመፋየ አሳወ /መሳወ/ አሰት

በቻቻሉይሙይ ፍደልቶ የጄፕቱ ቀውልቶ በድጋለሎት ቀሊሎ ሆሽትዋ ሽሽት ቀውልቶ ያሉይሙ መሳዋዎ ያልቆኑዋ እቀሮኑ አሱ። ሊታሚ ለኮሎ ያለይ ሬራቀደ በትኪተሎት አትሪሱይሙ።

ሰብያዮይ የቻቻሉይሙይ «በ»፣ «ቀ»፣ «ጠ» ዋ «መ» ፍደልቶዋ ዝሬትቶኒሙ በድጋለሎት ያለቁይሙይ ቀውልቶ በጠምበኒሙ አጠሮኑ ሂንኩምንገ ዩክሱይማኑ አሱ።

1. በቀሩይሙይ ፍደልቶዋ ዝሬትቶኒሙ የተለቁ ቀውልቶ በድጋለሎት ቀሊሎ መሳዋዎ ያሰኑ አሰት፤ ለባይትከ፡ - «መጠ»፣ «ጣመ»፣ «ቀበ» ዋ «ቀበጠ»።
2. ያለቁይሙይ ቀውልቶዋ መሳዋዎ ድባበሎ እቀሮኑ አሰት፤
3. በሰወደኒሙ በጎልጌ መራርቶኒሙ ቀደ በውጦት ያለቁይሙይ መሳዋዎ እቀሮኑ አንሻሽጦት፤

18ኛ ሳምት



ተረሻት ህልቅ 29:- ፋሰዋ ኩክነ ግዝቶ ቃጦት

ሰብያዮ ፋሰዋ ኩክነ ዮኑ ግዝቶ የቃጦት ኡስቤ እጄረቦኑ ላሶት ለኮሎ ያለይ ሬራቀደ በትኪተሎት አትሪሱይሙ።

1. ኩባየ፣ ቁኝ፣ የመይ ላስቲክዋ ሽፋረ አስናዶት።
2. ሰብያዮይ በቆረ በሳሳዶት አድጉብሉይሙ።
3. ሰብያዮይ በመራርቶኒሙ ኡፍት ሉፍት ሆሽተ ቅጦ ዮኑ ኩባያዮዋ መዬ የሜሉይ ላስቲክ አድጉብሉ።
4. ተኢ ሬር ባዲ ኩባየ የላስቲክይ መዬ ብዬንዙቡያነይ ሙት በቅዶት ሚሉይ። ሀደይንገ ጎፊ አሱይ።
5. ባትኪትሎትም በኩባየ ኡስጥ ያገባሙዬ መዬ በጎፋይ ኩባየ አድጊፍሩይ።
6. ታዲ ኩባየ በገናይ ኩባየ መዬይ ትታትጌፍሩ ኩባያዮይ ቅጦ ዮኑ መዬ ዩንዞን ቦነ ኩባያዮይ ቅጦኒሙ ባይተ ዮኑ አጃርቡይሙ።


- 7. ባትኪትሎትም ሀደይ ቁኝ/ቆርቆሮ/ ሀደይንገ ኩባዩ ባሶት በኩባዩይ መዬ በሚሎት የሚላሙዬ መይ በቁኝይ/ በቆርቆሮይ/ ባድጊፍሮት አቲሩይሙ። ጣሳይ/ቁኝይ የልሜለኮዋ የልሜለቢ መሰከ ቁኝይ/ቆርቆሮይ እበዛን ሎንን ኤት በበሎት አትፋህሙይሙ።
- 8. ኩባዩ፣ ቁኝ/ቆርቆሮ/ የላስቲካይ የመዬ ሙተ ተመይምከ ባሶት ይድጋለሎንኮ ባቴራሙይሙይ ሃለት መዬይ በቅዶት እክናናብሎንኮዋ ይቂጦንኮ አሶኔ ፋሰዋ ኩክን ግዝቸ የቃጦተ ሃለተ ኡስቤ እጀረቦንኮ አሱ።
- 9. በሃለትሚ የመቃጫጮ ብዙተዋ እነሶተ እጀረቦንኮ አሱይሙ።

 **ተረሻት ህልቅ 30:- በቁኖ አትዋሮት**

በቁኖ እግድሮንዋ ያንጥሮን ግዝቸ እቃጦንኮዋ ያትዋሮንኮ አሱይሙ።

- 1. ሰብያዮይ በሼሽት ቆራሮ ሳዶት፤
- 2. ብዜ በቁኖኒሙ ሉላሉሌ ዮኑ በርትቸ (በሎትም ጉዶር፣ ሀንጭርዋ ጉተኘ) አስናዶት፤
- 3. ሀዲ ቆረ ጉዶረይ በርተ፤ ሆሽትለኝይንገ ጉተኝይ ሂንኩምን ሼሽትለኝይ ቆረ ሀንጭረይ በርትቸ ዩንዞንኮ አሶት፤
- 4. ተኢ ሬር በቆረ ሀድ ታሉይ ሰብያዮ ሀደይ/ቴ/ በጥሮት ጉዶረይ በርተ ያድጎብሎንኮ አሶት።
- 5. ተቆረ ሆሽት ሀደይ/ቴ/ ሰብዬ በጥሮት ተጉዶሪ በርት ባትኪትሎት ጉተኛይ በርተ ያድጎብላንኮ አሶት፤
- 6. በመትፈጄ ሀደ ሰብዬ በጥሮት ሀንጭረቴ በርተ ተሆሽቲ በርትቸ ባትኪትሎት ያድጎብላንኮ አሶት።
- 7. ቢታይ ሃለት በሁልሚ ቆረ ኡስጥ ያሉይ ሰብያዮ አትዋስዶትዋ ጉዶር፣ ጉተኘዋ ሀንጭር ይሉይማነይ የቅጩ ማትፋሀሚ ቀውልቸ ይችሎንኮ አሶት።

ለባይትከ:-



አሸርጌታው:- ሼሽትሚ ቆራሮ በርትቸይ ወደቦይ ትያድጎብሉ ቢታይ ሃለት ሁኖት እነብርብያን: :

19ለኘ ሳምት

 **ተረሻት ህልቅ 31:- ገዝልቸ ግጣጥዋት**

ሉላሉሌ ገዝልቸ በግጣጥዋት ቤትዋ በቅጩ ጉት ያለይ ሉሌነተ እጀረቦንኮ አሶት። ቢታሚ ኮሎ ያለይ ሬራቀደ በትኪተሎት አትሪሱይሙ።

- 1. ሰብያዮይ በቆረ በሳሳዶት አድጉብሉይሙ፤
- 2. የስናዱይ ሉላሉሌ ገዝልቸ ለሰቆራይ ሳዶ ዋሶት (ለባይትከ:- ቲታይ ኮሎ ያለይ ገዝልዋ በስነሉብ ሙጀለድ ኡስጥ ስነሉብ ህልቅ 5 ተድጋለሎት)

3. ላፍቴ ሊታይ ኮሎ ያለይ ቆረ ተሳሳጂላሎይ ለሰቆራይ ሳሳዶኔ ባቦት እግጣጥምነኮ እገዙት። ግጣጥምተይ ቀደመ የፈጄይ ደረሰ መትፊቀረይ የጦኚኮ ቢውዶት አፍሬ አትሪሶት።
4. ሰብያዮይ በቆረ የግጣጠሙዬ ፕዝለ ለጎልጌ መራርቸኒሙ ያቀርቦነኮ አሶት።



ተረሻት ህልቅ 32፡- ዙተዋ ሩቅነ ላሎት

ኤተ፣ ሩቅነዋ ዙተ ያበይኖን ቀውልቸ (ቁርብ፣ ሩቅ፣ ኡስጥ ደር ... ገነገናም) እላሎነኮ ላሶት ለኮሎ የታበይ ሬራቀደ በትኪተሎት አትሪሶይሙ፡-

1. ምስልቸ፣ ጠረቤዘ፣ ጡርቤዋ ጠርሙሰ አስናዶት፤
2. ተሰብያዮይ ኡፍትሉፍት ለሰብያዮይ ቢትሪማን ሃለት በጠረቤዛይ ጉት ጡርቤይ አድጉብሉይ። በኢ ሬር በጠረቤዛይ በጉትከ ምነ አድጎበልቡያን በሎ ተሳሉይሙ።
3. በጠረቤዛይ በጨረ አዘርከ ጠርሙሰይ አድጉብሉይ። ተኢ ሬር ለጠረቤዛይ ጨረ አዘርንገ ምን ተጎበለብያን በሎ ተሳሉይሙ።
4. በጠረቤዛይ ደር በጉትከ ጡርቤ አድጎበልቡያን በጠረቤዛይ ጨረንገ ጠርሙሰ አድጎበልቡያን በሎ ኢውዱይሙ።
5. በኢ ሬር ሆሽተ ጡርባቦ ተሰብያዮይ ኡፍትሉፍት ሀደይ በቁርብ ሀደይንገ ቀለ ባሪቆት አድጉብሉይኔ ለሰብያዮይ አይታይ በቁርብ አዘር አይታይንገ በሩቅ ያለኮ ተሳሉይሙ። በኢ ሬር ጀዋበከ ኢውዱይሙ።
6. ድባበልኩም በሉላሉሌ ኤት ሙትቻይ ባድጉብሎት ዙተከዋ ሩቅነከ ተሳሉይሙ።

20ኛ ሳምት



ተረሻት ህልቅ 33፡- አዝጋገ ቻሎት

ሰብያዮ ባዝጋግኒሙ ይትረከቦን የህልቀተዋ ሰብ ያሼይሙ በበሎት እላሎነኮ ላሶት ሊታይ ኮሎ ያለይ ሬራቀደ በትኪተሎት አትሪሶይሙ።

1. ሰብያዮ አዝጋግ ቢላነይ ኡስቤ ተጅሪቦ ዩንዞነኮ አሶት፤
2. ባዝጋግኒሙ የህልቀተዋ ሰብ ያሼይሙ ግዝቸ እትረከቦነኮ ቢጀረቡያን ቅጩ አትፋህምት፤
3. የህልቀተኚ እልነይማን ግዝቸ በህልቀት መጥ እትረከቦን ሩህ ያለይሙዋ ሩህ ዩለይሙ ግዝቸ ትዮኑ ኡሁንም አበቃላሎ፣ በሂምቸ፣ መይ፣ አፈር፣ ኡን፣ አይር፣ ወሪ፣ ከልበጉ፣ አየር፣ ንፋስ፣ ደበነዋ ገነገናም..... ደበላኔ ዩንዞን ዮነኮ አጂርቦት።
4. ሰብያዮይ ለዝያረ በውሰዶት ባዝጋግኒሙ ይትረከቦን ግዝቸ ተጅሪብ እነብረይማነኮ አሶት፤
5. ተዝያራይ ቲትክነበሉ ያንዙይሙይ ግዝቸ ቤደበ ወባጂ ያሶነኮ አሶት፤

- 6. ቡቃይታቶ እሉይማነይ ሱር በህልቀት ቲትረከቦን ሱር፣ ባርዛፍ፣ ሳር፣ ሉላሉሌ አበቃላሎ፣ የጋሬረ ቡቃይታቶዋ ስመራሰመርቶ ባዴኘ ዩንዛን፤
- 7. ተበሂምቶ ኡስጥ የጋር በሂምቶ፣ የገዎ በሂምቶ፣ እበሮንዎ ቀልቀሌ ሩሃላሎ፣ ኡንፍቶዎ የመይ ኡስጥ በሂምቶ ደበለ ዩንዛንቲ ባፍታቶት ቢትጌባን ሃለት ተጅሪቦ ዩንዛንቲ አሶት /ለባይትከ የጋር በሂምቶ፡- አደን፣ ቡቾ፣ ፈረዝ... የገዎ በሂምቶ ውርቦ፣ ነውር፣ ወራቦ፣ ዘገዶ... ገነገናም/፤
- 8. ሰብ ያሼይሙ ግዝቶ ጋር፣ ኡንገ፣ ዘራመ፣ ጠረቤዛ፣ ቦርጭመዎ ገነገናም ዮኑኮ በገነ ባዝጋጊ ሰብ ያሼይሙ ግዝቶ በላሎት ሰብያዮይ ዩውዶነኮ አሶት፤

 **ተረሻት ህልቅ 34:- ሙታሙትቶ በህባጀኒሙ አትዋሮት**

በጎልጌ ኡስጥ እትረከቦን ሙታሙትቶ ህባጀ ያቴሮን ቀሊሎ፣ ያብዶን፣ ጥሽተ ያብዶን በበሎት ያትዋሮነኮ ላሶት ሊታይ ኮሎ ያለይ ሬራቀደ በትኪተሎት አትሪሱይሙ:-

- 1. ሰብያዮይ በኩቡቤ ቆር እድጎበሎነኮ አሱ፤
- 2. ተኢ ዞፍ በቅጩዎ በቆር ቅጦ ዮኑ ግንመ ሉላ ሉሌ ህባጀ ያለይሙ ህንጫጮ አነግን ገነ ሙታሙትቶ በትጎበሉይ ሰብያዮ ጉት አድጉብሉኒሙ፤
- 3. ባትኪትሎት ሰብያዮ ወደቦዶ በውጦት ሙትቻይ ቢንጂኒሙ ባሶት ድባበሎ ያትዋሮነኮ አሱ፤
- 4. ተኢ ሬር ቀሊሎይዎ ያብዳነይ አይነይ ዮነኮ ዩውዶነኮ አንሻሽጡይሙ፤
- 5. ባትኪትሎት ቅጦ ቅጩዎ መትላዬ ደነ ያለይሙ ፌስታልቶ አስናዱ፤
- 6. ተኢ ዞፍ ሉላሉሌ ህባጀ ቡስጥኒሙ በድበሎት ያትዋሮነኮ አሱ፤
- 7. በመትፈጄም ሰብያዮይ ወደቦዶ በውጦት ቢንጂኒሙ በንቀሎትዎ ባድጉብሎት ይቂጦነኮ ሂንኩምንገ ያትዋሮነኮ አሱ፤
- 8. ላክቾትም ቀሊሎይዎ ያብዳነይ አይነይ ዮነኮ ልዩውዱ አንሻሽጡይሙ።

21ኛ ሳምት

 **ተረሻት ህልቅ 35:- ዩንጂዎ ዩነ ተቻበራተ አኪሞት**

ሰብያዮ ሉላሉሌ ግዝቶ ያሶነኮ ባቲጋግዞት ዩንጂኒሙዎ ዩነኒሙ ተቻበራተ ያኪሞነኮ ላሶት ሊታይ ኮሎ ያለይ ሬራቀደ በትኪተሎት አትሪሱይሙ:-

- 1. ሺፋረ፣ ጭቀ፣ ህንጫዎ ወረቀተ አስናዶት፤
- 2. ሺፋረ በድጋለሎት በወሶ ህንጣቢትኒሙ ኩቡቤ፣ ጋር፣ ዚግዛግ/ሙካሙክ/፣ ገነገናም ያሶነኮ አሱይሙ፤
- 3. ጭቀ በድጋለሎት አክበከቦኔ ድስጠ፣ ሲነ፣ ጣቢተ፣ የበሂምቶ ቆረዎ ገነገናም ያቀኖነኮ፤

- 4. ቢንጨ/ የክብሪተ ህንጨ ሀንግን ሙቃደ በግጣጥዋት ጋረ፤ ኡንገ ዋ የምሳሰሉይ፤
- 5. ቦረቀት በድጋለሎት ሉላሉሌ ማራሮ፤ የጂአሜትሪ ቆርቸ፤ ጋረ፤ አሻንጉሊትቸ፤ ፖስት ካርድቸዋ የምሳሰሉ ግዝቸ ያቀናኑት ባሶት ዩኒኒሙዋ ዩንጂኒሙ ተቻብራተ ያኬሞነኮ አሶት።


 **ተረሻት ህልቅ 36:- ሙታሙትቸ በቃይደኒሙ ቢቅሮት**

ሉላሉሌ ሙትቸ ቃይደ ያትፋህሞን ጎፈ፤ ሙለ፤ ያነሰ፤ የበዘዋ ገነገናም በበሎት ያትዋሮነኮ አሱ።

- 1. አራት ሀድ አይነተ መዬ ዩንዙቡማን ላስቲክቸ አስናዶት፤
- 2. ባዲ ሙት መዬ ሚሎት፤ በሆሽትለኚይ ደረተከ ጃንጎ ሚሎት፤ በሼሽትለኚይንገ የደረተይ ደረተ መዬ አግቦትዋ አራትለኚይ ጎፋምከ ህደጎት፤
- 3. ሰብያዮይ በቆረ ቆረ እድጎበሎነኮ አሶት፤
- 4. የስናደይ ያራተይ ላስቲክ መዬ ዩንዙቡይማነይ ሙትቸ ለሰሀደዲ ቆረ ዋቦት፤
- 5. ሰብያዮይ ተጎፋይ ሙለ ዮነይ ኤተ ሂንኩምንገ ተሙላይ የጎፋይ ኤተ በፊራቀደ እቤቅሮነኮ አሶት፤
- 6. በመትፈጂም ለሰብያዮይ የግዝቸ/የሙትቸ/ በአዳብ ተቢቀሮትዋ አትዋራተ በባይት ባቲህሞት አጂርቡይሙ።

22ኛ ሳምት

 **ተረሻት ህልቅ 37:- ፍደልቸ፣ ቀውልቸዋ ቀሊሎ መሳዋዎ ክተቦት**



- 1. የሳምተይ ፍደልቸ (በ፣ ቀ፣ ጠ ዋ መ) በድጋለሎት ፍደልቸ፣ ቀውልቸ ሂንኩምንገ ቀሊሎ መሳዋዎ እክትቦነኮ ላሶት ሊታይ ኮሎ ያለይ ፊራቀደ በትኪተሎት አትሪሱይሙ፡- የሳምተይ ፍደልቸዋ ዝሬትቸኒሙ በድጋለሎት ቲታይ ኮሎ ባለይ ባይት አሰነት ማራይ ተኪተሎ ረባረቦይ በግጣጥዋት ፍደልቸ እድባብሎ እክትቦነኮ አሱ።
- 2. የሳምተይ ፍደልቸዋ ዝሬትቸኒሙ በድጋለሎት ቲታይ ኮሎ ባለይ ባይት አሰነት ድባብሎ እክትቦነኮ አሱ። ለባይትከ፡- ቀ-ቀበጠ፣ ጠ-ቀጠ፣ ቦ- ቦቀ ገነገናም ቀውልቸ ሂንኩምንገ ተቀውልቸ ኡስጥ የቀበሉ ፍደልቸ ሂንኩምንገ ተመሳዋዎም ኡስጥ የቀበሉ ሜሎኔ እክትቦነኮ አሶት (ለባይትከ፡- የሰብ ሱምቸ (አ_ል፣ ከማ_)፣ የበሂም ሱምቸ (አ_ን፣ ቡ_፣ ገነገናም)

- 3. የሳምተይ ፍደልቸዋ ዝሬትቸኒሙ በድጋለሎት ባለቁይሙ ቀውልቸ ቀሊሎ መሳዋዎ እድባብሎ እከትቦነኮ አሶት ። ባይት 1:- ማጠ መጠ። ባይት:- ቆቄ መጠ።
- 4. ሰብያዮይ ሱመኒሙ ያቦነኒሙ ሱመ ጃንጎ ክተቦተ እትራሮሶነኮ በሱምኒሙ ኡስጥ ያሉ ፍደልቸ ዩክሶነኮዋ ክተቦተ እትራሮሶነኮ አሱ።

 **ተረሻት ህልቅ 38:- ዙተ ላሎት**

ገግ ቲትረከቡያን ኤት የሙትቸ መትረከቤ ዙተ ዩውዶነኮ ላሶት ለኮሎ የታቦይ ሬራቀደ የትኪተሉ።

- 1. በጠረቤዛይ ደር ሉላሉሌ ሙትቸ አድጉብሎት፤
- 2. በጠረቤዛይ ደር ያድጎበሉይሙይ ሙትቸ ሰብያዮይ ያንዞኔ ዙተኒሙ ዩውዶነኮ አንሻሽጦት፤
- 3. ሀደ ሙስተኢደ ዮነ ሰብዬ በጥሮት ኡፍተከ አዞረ እቃናነኮ አሶት
- 4. ተድጎበሉይ ሰብያዮ ጉት ሀዲ ሱመከ እጠራያነኮ ባሶትዋ የጠሩዬ ላዩት የሆነኮ ያቴራነኮ አሶት፤
- 5. ዙታቶ ትያቴሮን ምስልቸ በዘንግር ደር ባጣፎትዋ ሰብያዮይ ወደቦዶ በጥሮት ማ ባዩታይ ኤት የቃነኮ፤ የድጎበለኮ፤ ባዩንገ ወገን ያለኮ ምስለይ ቢንዞት ጀዋበ ዮቦነኮ አንሻሽጦት፤
- 6. ሆሽተ ሰብያዮ በጥሮት በቦርጭማዋ ጉት እቃናነኮ ባሶት ማ በጉረ፤ ማንገ በቀኚት አዘር የቃነኮ ገናይ ሰብያዮ በትሳሎት ጀዋበ ዮቦነኮ አሶት፤
- 7. ባትኪትሎትም ሀደይ ሰብዬ ቀለ ባራቆት ሀደይንገ የቦርጭማይ ቀደ ባቅርቦት አቃኖኔ በጉትኒሙ ባለይ ቦርጭመ መንቁባሶት ሰብያዮይ ለቃነንቡዬ ኤት ማ ቁርበዋ ማ ሩቀ ያለኮ ገናይ ሰብያዮ በትሳሎት ጀዋበ ዮቦነኮ አሶት።

 **ተረሻት ህልቅ 39:- ተትራፊክ ሰከበ ገገ ተቅራቀሮት**

ሰብያዮ ዮገሬትነተ ሁክምቸዋ አዳብቸ እጀረቦነኮ ላሶት ለኮሎ የታቦይ ሬራቀደ የትኪተሉ።

- 1. ሰብያዮ ተትራፊክ ሰከበ ገገኒሙ አይነኮ እቁሮነኮ አቦአዴነኒሙ በትሳሎት በጎልጌ ኡስጥ ያቀርቦነኮ አሶት፤
- 2. ሰብያዮ የመኪነ ኡንገ ትዮዱ የትራፊክ ሁክመ አህብዶት ያለቢሙኮ አሻሎት፤
- 3. የትራፊክ ማብራት ቡሽ ትያበረ መኪናይንገ በቃኖት ሰበ ያቴልፋነኮ /ሰቢ ዮደ ዮጫነኮ/፤ ባር ደናይ ቲበረዋ ቁጠልዬይ ቲበረ ቃኖት ያለቢሙኮ መኪናይንገ ዩዳነኮ አጂርቦት፤
- 4. በመኪነ ኡንገ ጡርቤዋ ገንገናም መትፊቀረ ተፊቀሮት ለሰከበ እዳርጋነኮ አጂርቦት፤

23ኛ ሳምት



ተረሻት ህልቅ 40:- ደውሰ ትያጄንን ሩሃላሎዎ በሂምቸ ገገ ተቅራቀሮት

ሰብያዮ ደውሰ ትያጄንን በሂምቸዎ ሩሃላሎ ገገኒው ተቅራቀሮት ያቀትሎንኮ ላሶት ለኮሎ የታቦይ ሬራቀደ የትኪተሉ።

1. ሰብያዮ ደውሰ ትያጄንን በሂምቸዎ ሩሃላሎ አይነኮ ገገኒው ተቅራቀሮት ያለቢሙኮ አቦአዴነኒው በትሳሎት በጎልጌ ለመራርቸኒው ያቀርቦንኮ አሶት፤
2. ቲትናከሶንዎ ደውሰ ልያጄጉ ትያቀትሎን በሂምቸ ገገኒው አይነኮ ቂሮት ያለቢሙኮ አሽሎት (ለባይትከ፡ ቡቾ፤ ከራብ ገገናም)፤
3. እትናደፎንዎ ነቶ ያመጦን ሩሃላሎ በላሎት ሰብያዮይ አይነካሌ ተቃጠባተ አሶት ያለቢሙኮ አትባባዶት (ለባይትከ፡ ህንዣት፤ ቱሬጅ፤ የሪጅ ጩንጩ፤ ህምባብ ገገናም)፤



ተረሻት ህልቅ 41:- ታሌሳቦ ሰከበ ገገ ተቅራቀሮት

ሰብያዮ ተሉላሉሌ ጅረ ቲማማግዶን ግዝቸ፤ የኤሌክትሪክ/የኮሬንቴ/ ዋ መይ ሰከበ እትቃጠቦንኮ/ገገኒው ተቅራቀሮት ያቀትሎንኮ/ ላሶት ለኮሎ ያለይ ሬራቀደ የትኪተሉ።

1. ሰብያዮ ተሉላሉሌ ጅረ ቲማማግዶን ግዝቸ፤ የኤሌክትሪክ/የኮሬንቴ/ ዋ መይ ሰከበ እትቃጠቦንኮ/ገገኒው ተቅራቀሮት ያቀትሎንኮ/ አቦአዴነኒው በትሳሎት ለጎልጌ መራርቸኒው ያቀርቦንኮ አሶት፤
2. ሉላሉሌ ጅረ እማማግዶን ግዝቸ አሊንዞትዎ በክብሪት ተፊቀሮት አይነብርቢማንኮ አሽሎት፤
3. የኤሌክትሪክ/የኮሬንቴ ሹቦ አልንኮት በሉሌምንገ የትሌጠጠ ሹቦ ሰከበ ያጄጃንኮ አሽሎት፤
4. በሚዴ፤ ሀሮ፤ መይ በቴለሊቢዎ በሜለቢ ባርሜል ደር በሰቀሎት ተፊቀሮት ለሰከበ እዳርጋንኮ ወባጂ ባሶትዎ አቻካትቸ ቢውዶት ተጅሪብ ዩንዞንኮ አሶት፤



ተረሻት ህልቅ 42:- የረቀት ጉንጉነ አሶት

የረቀት ጉንጉነ ያሶንኮ ያትራክቦንኮ ባሶት ዩንጣቢተ ፋጡልተ ያኬምንኮ ላሶት ለኮሎ ያለይ ሬራቀደ ያሶንኮ ያትራክቦንኮ ባሶት ዩንጣቢተ ፋጡልተ ያኬምንኮ አሶት፡-

1. ወረቀት፤ የረቀት አጤባቆ፤ መቀስዎ ማረ አውጩ አስናዶት፤
2. ወረቀትቻይ በቀጪን ማረ ቁጦት፤
3. የትቃቆጡይ ወረቀትቸ የጨምባረኮ በጥማጥምት ሀደይ ጨምባረ ተገናይ የረቀት ጨምባረ ግን ባትጋግዶት የረቀተ ጉንጉንቸ አሶ አቲሮት፤
4. ሰብያዮይ ባንዙዩ አሰነት የትቃቆጡይ ወረቀትቸ በጨምባረ ሃለት በጥማጥምት ሀደይ ጨምባረ ተገናይ ጨምባረ ግን ባቲጋግዶት የረቀተ ጉንጉነ ያሶንኮ አንሻሽጦ አትሶት።



ተረሻት ህልቅ 43:- የሙታሙትቸ መትረከቤ ላሎት



በጎልጌ ኡስጥ እትረከቦን ሙትቸ በድጋለሎት በአዳብ እቤቅሮነኮዋ ታድጉብሎቲ ሃለት የሙትቸይ መትረከቤ ዩውዶነኮ ላሶት ለኮሎ ያሉይ ፊራቀዳዶ የትኪተሉ:-






1. በጎልጌ ኡስጥ እትረከቦን ሙትቸ በድጋለሎት በአዳብ እቤቅሮነኮዋ ያድጉብሎተ አዳብ በሱት እድጋለሎነኮ አሶት፤
2. ሙታሙትቸ ያድጎበልቡይ ሃለተ ተገግ መትረከቤዋ ተገናይ ሙትቸ ተድጎበልቡይ ኤት ቲትዋረ ለቀደ፤ ለሬር፤ ለጉረ አዘር፤ ለቀኚት አዘርዋ ገንገናም በበሎት አይነኮ ያትፋህዋነኮ አቲሮት፤
3. የሙትቸ ያድጎበልቡይ ሃለተ ተገግ መትረከቤዋ ተገናይ ሙታሙትቸ ተድጎበልቡይ ኤት ቲትዋረ ለቀደ፤ ለሬር፤ ለጉረ አዘር፤ ለቀኚት አዘርዋ ገንገናም በበሎት ዩውዶነኮ አሶት፤



ተረሻት ህልቅ 44:- ሉሌነተ ክሶትዋ አትምሳሰሎት

እትምሳሰሎን ዮኑ ግንመ ሉሌነት ያለይሙ የሆሽተ ግዝቸ ምስለ በድጋለሎት የቀበለይ ልቤ በበሎት እላሎነኮዋ ያትምሳሰሎነኮ ላሶት ለኮሎ ያሉይ ምስልቸ የድጋለሉ።





25ኛ ሳምት



ተረጎሞት ህልቅ 46:- ባያም አያም እትረሰን ብልቸ

ሰብያዮ ባያም አያም ቢያሱያን ብልቸ ባያም ኡስጥ ያሉይ ዮክተ ማትፋህማም እላሎነኮ ላሶት ለኮሎ የታበይ ሬራቀደ የትኪተሉ።

1. በፈጅር፣ በማልት፣ በገጽጽባ ባሮት ያሱይማን ግዝቸ በምስል ባቲሮት ያትባባደነኮ አሱ።
2. ባያም አያም ንባረትኒሙ ኡስጥ አሸረ ጋረ ቲዊሉባ ጋረ ትዮኑ፣ ምነ ያሶነኮ ለመራርቸኒሙ ዩውደነኮ አሱ።
3. ምስልቸ ባስናዶት በምስሊ ደር እትሮነይ ተረጎሞቸ ቢንዞት ቲትምሳሰላነይ ግነ ያትራክቦነኮ አሱ።
4. አያመ ኩቡቤ ባቅኖት በኩቡቤይ ውርት ቡርቱካነ ካሌ ቀለመ በቅቦት አይነይ ወክተ እመስላነኮ አቲሩይሙ።
5. አሮተንገ ደረተ ኩቡቤ ባሶትባ ጤመ ቀለመ በቅቦትባ ከልበጥጥም በሚስሎት አይነይ ወክተ ያቴራነኮ አትፋህሙኒሙ፤
6. በኢ ሬር ወክተ ያትፋህምን መልከትቸ ቦክት ኡስጥ እትከወናነሚ ብለ ትያቴሮን ምስልቸ ግነ ባትራክቦት በጣጦኛት ሃለት አትሪሱይሙ።

26ኛ ሳምት



ተረጎሞት ህልቅ 47:- አቻካትቸ ኢውዶት

ሰብያዮ በጋርኒሙ፣ በቡርደኒሙ፣ ባሸር ጋርኒሙ ታቼነባ ሀውጂ አያምቸ ያቻኬይሙ ግዘ ዩውደነኮ ላሶት ለኮሎ የታበይ ሬራቀደ የትኪተሉ፡-

1. ሰብያዮይ ባሸር ጋሪ ግቤ ኡስጥ ዚያረ ያሶነኮ /ግቤይ ያዞፎነኮ/ አሱይሙ። በዚያራይ ወክት ሉላሉሌ በግቤይ ኡስጥ እትረከቦን ግዝቸ ልቤ በበሎት ያንዞነኮ አሱ።
2. በሆሽተለኚይ አያምንገ ታቼነ አይኔ ሄድነ ዝያረ አሸነ በበሎት በዝያራይ ወክት ምነ ምነ ያንዞኩ ተሳሉይሙ።
3. ባትኪትሎትም ሰብያዮይ ሁልምኒሙ በጋርኒሙባ በቡርደኒሙ ታቼነባ ባውጂይ አያም አቻካትቸኒሙ ወደቦደ በገግኒሙ ክሼ ዩውደነኮ አሱይሙ።

27ኛ ሳምት



ተረሻት ህልቅ 48:- የሳምቲ አያምቸ

የሳምቲ አያምቸ እላሎነት ላሶት ለኮሎ የታበይ ሬራቀደ የትኪተሉ።

1. ባፍቴይ ፈደል ተጀመራኔ የልትፈጄ የሳምቲ አያምቸ ዩንዜ ቻርተ አስናዶት (ለባይትከ:- ው-ውጠት፣ ሙ-መገርገበየ...ጅ-ጅማት)፤
2. የሳምቲ አያምቸ ዩንዜ ቻርተ ለሰብያዮይ ቢትሪማን ኤት በስቀሎትዋ ባጢሮት ታያምቻይ ግነ እቻቻሎነኮ አሶት፤
3. የሳምቲ አያምቸ በሬራቀደ እላሎነኮ አሶት (ለባይትከ:- ውጠት የሳምቲ ያፍቴ አያምዋ ያፍቴ ያሽር አያም፣ መገርገበየ የሳምቲ ሆሽተኘ አያም ገነገናም)
4. ሳምት በሎት ሰአብት አያምቸ ያሉይ ሁኖተከ አምስቲ አያምቸ ተውጠት ነቀላኔ ጅማተ ጃንጎ ያሉይ አያምቸ ያሽር አያምቸ ዮኑኮ ሆሽቲ አያምቸ አንሰንበትዋ ግድርሰምበት አሽር ዩለቢሙ የፈትር አያምቸ የሆኑኮ ኢውዱይሙ።



ተረሻት ህልቅ 49:- የጋሬረ ቡቃይታቶ አክማምቶት

ሉላሉሌ የጋሬረ ቡቃይታቶ በመደብ ሀነግነ በቆርቆሮ እቀብሮነኮ ባሶት ሀጂሰ ግዝቸ ያሶ ያቴሮነኮ ላሶት ለኮሎ የታበይ ተርቲበ የትኪተሉ፤

1. የጋሬረ ቡቃይታቶ እቀብሩቡያን ሙተዋ ዝሬተከ አስናዶት፤
2. አፈር እትረከብያን ኤተ ላሎ እቀብሩቡያነይ ሙተ ባፈሪ እሜሎነኮ አሶት
3. አይነኮ እዘሩያነኮ ባቲሮት ሰብያዮይ ሁልምኒሙ እዘሮነኮ አሶት
4. በሰአያምከ አሶት እነብርቢማን መክማመቼ ለባይትከ መዬ አስኮት ያለቢሙኮ አቲክሶት
5. በሰአያምከ መሊቃከ እትክታተሎነኮ ለመራርቸኒሙ ያቴሮነኮ አንሻሽጦት፤

28ኛ ሳምንት



ተረጎሻት ህልቅ 50:- ስንቅ ስንቅ

ሰብያዮይ ያኬሞን ስንቅ ፋይደ ዩውዶነኮ ላሶት ለኮሎ የታባይ ተርቲቦ በትኪተሎት አትሪሱይሙ ።

1. ቲታይ ኮሎ ያቀረበደ ሬሬስ ላቱም ተጅራብ ትዮን ሰብያዮይ ያኬሞን ስንቅ ፋይደ በሰመቃምክ እጀረባነኮ ቀሊሎ ቦነ አቅራባት አቲንጥሮ አፍታቱኒሙ።
2. ተኩቱቢ የትንዛዙ ሱልቸ በትሳሎት ሰብያዮይ እክነብሎነኮዋ ተጅረቦ ዩንዞነኮ አሱ።

ያኬሞን ስንቅ

የቻቦረ ስንቅ ተረዘቆት አፍያንቾዋ ጠረኝ ለውኖት ወደል ፋይደ አለይ። የገገነ ሉላሉሌ ቃመ ላኪሞት ያግዙናነኮ ሉላሉሌ የስንቅ አይነትቸ ያትኬሱናን። ካርቦሀይድሬትቸ ለጅስመነ ያትኬሽናይ ቆተ ዮቡናን ትዮን፤ ፕሮቲንቸንገ ሀጥመነዋ የጅስመነ ህሬ ያኬሙናን። ቅባትነት ያለይሙ ስንቅ ሊሌቃን ዌጅ ያትኬሶን ትዮን ቫይታሚንቸዋ ሽፈ ግዝቸንገ አፍያንቾ ልሎን ቢገዙት ተነቶ እትቅራቀሩናን። ህታይ ሽፈ ግዝቸ አፍያንቾ ለውኖት እትጋዝኔ ቡስጥነ ብለ ያሶን።

በሰሀደዲ ስንቅ ቆረ ኡስጥ ታድ የበዙ ሽፈ ግዝቸ እትረከቦን። ግንመ ቀሊሎ ቦነ ሃለት ላትፋህሞት እቤገናነኮ ስንቅ ብዩንዙያነኒ ቡር ሽፈ ግዝን መሰ። በስንቅ ቆራሮ ኡስጥ ያገቡይሙይ/የሜደቡይሙይ። ሰብያዮይ ሉላሉሌ ሽፈ ግዝቸ በቀሊሎክ ሊክሶት እቤገሮግነኮ ላሶት ቆተ/ቁወ ዮቦን፤ ጅስመ ያቆምሮንዋ ተነቶ እትቅራቀሮን ስንቅ በበሎት በሼሽት እሳዶን።

ቆተ/ቁወ ዮቦን (ካርቦ ሀይድሬትቸ) ስንቅ ፋይደ

የቆተ ቡቆ ዮኑ(ካርቦሀይድሬት) ስንቅ ልልትፌቀርነ፤ ልልረውጥነ፤ ብለ ልላሽነዋ አሽረ ልልቀርነ ቆተ ዮቡናን። ቆተ ዮቦን ስንቅ ተሩዝ፤ ተስረይ፤ ተቡቆሎ፤ ተሱካር፤ ተሸንኮረ፤ ተጥገይ፤ ተዘይት፤ ቲሴቼ፤ ተድንቸ፤ ተፍናቾ፤ ተደረቁ ሰመራሰመርቸ፤ ቶቾሎኒዋ ተምሳሰሉ ግዝቸ እረክብናን።

ጅስመ ያጀድዶን/ያኬሞን/ (ፕሮቲን) ስንቅ ፋይደ

ጅስመ ያኬሞንዋ የጀድዶን ሀነግን ፕሮቲን ስንቅ ለሊቆትዋ አፍያንቾ ለውኖት እድገሉናን ትዮን ጅስመነ ያጀድዶት ብለም ያሶን። ጅስመ ያጀድዶን አነግን ፕሮቲን ስንቅ በበሰር፤ ቢንጫቆ በሰር፤ በቁርጫሜ ፤ በቡጳ፤ በባቁለ፤ በቦሎቁ፤ በኦቾሎኒ፤ በቁሰ፤ በሩጊ ሀይብዋ በምሳሰሉ ግዝቸ እትረከቦን።

ተነቶ እትቅራቀሮን (ቫይታሚንቸዋ ሽፈ ግዝቸ) ስንቅ ፋይደ

ተነቶ እትቅራቀሮን ስንቅ እስነ፤ ሀጥመነዋ ጎገነ ጠረኝዋ ጀዲደ ላሶት ወደል ፋይደ ዮቡናን። ተነቶ እትቅራቀሮን ስንቅ ሰላጠ፤ ቆስጠ፤ ሀምል፤ ደበቁለ፤ በጋሬረ ቡቃይታቶ፤ በሰመራሰመርቸ (ማንጎ፤ ሙዝ፤ በፓፓዮ፤ ቡርቱካን ካሌ) ሰመራሰመርቸዋ ተምሳሰሉ ግዝቸ እረክብናን።

29ሰኛ ሳምት



ተረሻት ህልቅ 51:- የሰብያዮ ብለ ጭምጭም አሰት

ጭጂ በሉላሉሌ ወክት ያሱዬ ብለ ህይዥ ጭምጭም ባሰት የምስለ ክታብ ባስናዶት ተገናይ ደረሳሶ ግነ ያጣጣጥነኮ ላሰት ለኮሎ የታባይ ተርቲብ ተኪተሉ፤

1. ሰብያዮይ በሉላሉሌ ወክት የሚሰሉይሙይ ምስልቸ፣ ኩቱብቸ፣ ቃቆጦ ያጣፉይሙ ግዝቸ ጭም ባሰት አስናዶት፤
2. ጭም ያሱዬ የሰብያዮ ብለ ባድ ዶሴ ቢገዶት በሱትከ ያድጎብሉያነኮ አሱ፤
3. የስናደይ የምስለ ክታብ ተመራርቸኒሙ ያጣጣጥነኮ ያንዘነኮ አሱይሙ፤
4. በመትፈጄም የደረሳሶይ ብለ ባድ ጠረቤዘ ሀንግነ ባርስ በአዳብ በቢቅሮት ያድጎብሉነኮ አሱይሙ።



ተረሻት ህልቅ 52:- ያያም ህልቅ

የቴተመ ያይዶይ ያያመ እልቀ ባቅርቦት ታያም እልቂ ወራርቸዋ አያምቸ ላሎ ያቴሮነኮ ላሰት ለኮሎ የታባይ ተርቲብ የትኪተሉ።

1. ያይዶይ አስረ ሼሽተ ወራርቸ(ቃቅሜን ደበሌ) በተርቲብ እላሎነኮ አሰት
2. በሰህደዲ ወሪ ምን ያህላን አያም ያሉኮ አትፋህሞት
3. የቴተመ ያይዶይ ያያመ እልቀ ባቅርቦት ታያም እልቂ ኡስጥ ወራርቸዋ አያምቸ በላሎት ያወጦ ያቴሮነኮ አሰት፤

30ኛ ሳምት



ተረሻት ህልቅ 53:- በትረዘቆት ወክት ተቂሮት ያለቢሙ ያፍየ አዳብቸ

በትረዘቆት ወክት ተቂሮት ያለቢሙ ያፍየ አዳብቸ (ለባይትከ:- ስንቀ ተትረዘቆት ቀደዋ ሬር እንጂ ተራጦት፣ የትረዘቅቡይ ሙተ ህጠቦት፣ የምሳሰሉ ግዝቸቸ) እትራሮሶነኮ ላሰት ለኮሎ የታባይ ተርቲብ የትኪተሉ:-

1. መዬዋ ሳሙነ አንግነ ሀመደ አስናዶት፤
2. ሰብያዮይ ተጎልጌ አብሌ ዮጦነኮ አሰት፤
3. እንጂ ባሉትኮት፣ ሳሙነ ፉንኮት፣ በሱትከ ቡንሶትዋ በትራጦት አቲሮት፤
4. ላፍቴ ክሼ ያለይሙ ዮኑ በሬርንገ ሁልምኒሙ ወዶቦዶ እንጂኒሙ በትራጦት እትራሮሶነኮ አሰት፤
5. በመትፈጄም ስንቀ ተትረዘቆት ቀደዋ በትረዘቁ ሬር እንጂኒሙ በሳሙነ ሀንግነ ባመድ ሁለምግነ ተራጦትዋ የትረዘቅቡይ ሙተ ህጠቦት ያለቢሙኮ አጂርቦት ያትኪሻን።

የአ-ጎልጌ አሽር ፕሮግራም



መጀላድ 4. ስነ ሱባ



መክሼ

መግጠምጋር 92

የተረጎጡ ህጻን 1:- ምስጢር ስጦት 93

የተረጎጡ ህጻን 2:- ምስጢር ግጥም 93

የተረጎጡ ህጻን 3:- ምስጢር ቅጥር 94

የተረጎጡ ህጻን 4:- የጅስ ምስጢር ምስጢር ቅጥር 95

የተረጎጡ ህጻን 5:- የጋራ በሂም ምስጢር ምስጢር ቅጥር 96

የተረጎጡ ህጻን 6: የጋር አበርስ ወሻሻ ስላሱሴ ብስ ትደሱ ደቴራን ምስጢር ምስጢር ቅጥር 98

የተረጎጡ ህጻን 7: የሱላ ሱሴ በሂም ምስጢር ምስጢር ቅጥር 99

የተረጎጡ ህጻን 8: የሱላ ሱሴ አበቃላሱ ምስጢር ምስጢር ቅጥር 101

የተረጎጡ ህጻን 9:- በጭቀ የጋራ በሂም ቆረ አቅናት 102

የተረጎጡ ህጻን 10:- በረባረባ ፍጆታ ግጥም 103

የተረጎጡ ህጻን 11:- በጭቀ ሱላ ሱሴ ቆረ አቅናት 104

የተረጎጡ ህጻን 12:- ወረቀት ምስጢር 104

የተረጎጡ ህጻን 13:- በጭቀ ፍጆታ አቅናት 105

የተረጎጡ ህጻን 14:- ሱላ ሱሴ ቆረ በቃቀጥ ግጥም 105

የተረጎጡ ህጻን 15:- በታንግራም የጋራ ሙት ግጥም 106

የተረጎጡ ህጻን 16:- በደሴ ቆረ አቅናት 106

የተረጎጡ ህጻን 17:- ፍጆታ ቃቀጥ ግጥም 107

የተረጎጡ ህጻን 18:- የጂኦሜትሪ ቆረ አቅናት 107

የተረጎጡ ህጻን 19:- ቢጫቅ ምስጢር ሚስት 107

የተረጎጡ ህጻን 20:- አፍርቴዎ ወጪቶች 108

የተረጎጡ ህጻን 21:- ደብዳቤ ሙሴ ወጪቶች 109

መግቢያ

የሥነ ልቦና ወክት ሰብያዮ ሉላሉሌ ቆር ያለይሙ ምስልቸ ይቆጠነኩዎ ያጣፎነኩ፣ ሉላሉሌ ምስልቸ ያሜስሎነኩዎ ቀለመ እቀቦነኩ፣ በጭቀ መሳሎ ያቀኖነኩ፣ ወረቀተ በቃቦትዎ በቃቁጦት ሉላሉሌ ቆርቸ አቅኖት ያቀትሎነኩ ያሽነብያነን ወክተ። የሥነ ልቦና ወክት ሰብያዮ ዩለቆተ ቻሎተኒሙ ያኪምነብያነን ወክተ።

ቢታይ መጀለድ ኡስጥ ሉላሉሌ ተረሻተ ላሶት እቤዞን ብላትቸ ታቦን። ህታይ ብላትቸ ለመንቄ የቀረቡ ለሆነ ኤት ዩተይዎ የክተይ ሃለተ መንቄ ባሶት አኪሞ ተድጋለሎት ያቀትሎን።

3ኛ ሳምንት



የተረሻችሁ ህልቅ 1:- ምስልቶች አጣፎች

“ምስልቶች አጣፎች” እሳንይ ከውኃ ላሶት ሰብያዮይ እትኬተላንይ ፊራቀደ የትኪተሉ።

- ሉላሉሌ ምስልቶች ተድጋለሉ ጋዜጣጦ፣ ፖስተር፣ መጀላሎ፣ ያያም እልቀ ብያቴሮን ወረቀትቸ ያሉ ምስልቶች በቃቁጦት አስናዶት፤
- ሰብያዮይ በሰቆረኒሙ በውኆት ምስልቶች በካርቶን፣ አነግነ በዘንግር ያጣፎነኮ አሶት፤

4ኛ ሳምንት




የተረሻችሁ ህልቅ 2:- ምስልቶች ግጣጥሞች

ሰብያዮይ ባዘጋግ እትረከቦን ሉላሉሌ ምስልቶች በሉላሉሌ ቆር በቃቁጦት በግጣጥሞች ድባበሎ እትራሮሶነኮ ላሶት ቲታይ ኮሎ በታቡይ ምስልቶች መንቄ ባሎ አሰነት እትኬተላንይ ፊራቀደ የትኪተሉ።

- የድገለሉ ጋዜጣጦ፣ ፖስተር፣ መጀላሎ፣ ያያም እልቅ የትከተበቢሙ ወረቀትቸ ገነገናም ቆርቸ በቃቁጦት አቅኖት፤
- እቃቆጦይማንይ ጋዜጣጦ፣ ፖስተር፣ መጀላሎ፣ ያያም እልቅ የትከተበቢሙ ወረቀትቸ ገነገናም ለሰብያዮ አቲሮት፤
- ሰብያዮ በሰቆረኒሙ በውኆት በሉላሉሌ ቆርቸ የትቃቆጦይ ምስልቶች መእነ ብዮባን ሃለት እግጣጥሞነኮ አሶት ፤
- ግጣጥሞተይ ቀደመ የፈጄይ ቆረ በመትፊቀሪ እጦኛን።


ባይት:-

ቲታይ ኮሎ ባሉይ ሆሽት ምስልቶች አሰነት ቁጦት ያቀትሎን። ሰብያዮ ቲትራሮሱ መትፊቀርቻይ(Tዝልቻይ) የበዘ ኩቱፍቱፈ ላሶት አትራሩሶት ያትኬሻን።



የተረሻት ህልቅ 3 :- ምስልቶቻቸውን ቅጥጥ

በደረሳይ መትራሮቹ ክታብ ሰብያዮይ ባዝጋግኑ እትረከቡን ሉላሉሌ ድጋዩ የቦን ኤትቶ ምስለ በቅቦት እትራሮሶንኮ ላሶት ቲታይ ኮሎ በታቡይ ምስልቶ መንቁ ባሎ አሰነት ሉላሉሌ ድጋዩ የቦን ጅጋኛኛ ምስልቶ ባቦት ቅቦተ እትራሮሶንኮ አሱይሙ።



አሽር ጋር

ፎሊስ ጣባ


ኡስብታን

5ኛ ሳምት




የተረጎጥ ህልቅ 4:- የጅስመ ቃምቸ ምስለ ቅቦት

አሽር ጌታው ኤጋሙ በደረሳሳይ መትራሮሽ ክታብ ሉላሉሌ የጅስመ ቃምቸ ምስለ ቀለመ እቀቦነኩ ላሶት ቲታይ ኮሎ በትሜሰሉይ ምስልቸ መንቄ ባሶት ምስልቸ ዋቡይማኔ ቅቦተ እትራሮሶነኩ አሱይሙ።




አን




አረመት



እንጅ



በርበሬ




እዝን

9ለኘ ሳምት



የተረሻት ህልቅ 5 :- የጋረ በሂምቸ ምስለ ቀለመ ቅቦት

አሸርጌታው ኤጋሙ በደረሳሶይ መትራሮሼ ክታብ ሉላሉሌ የጋረ በሂምቸ ምስለ ቀለመ እቀቦነኮ ሳሶት ቴታይ ኮሎ ለባይት በመንቁነት በታቡይ ምስልቸ አሰነት ምስልቸ ዋቡይማኔ ቅቦተ እትራሮሶነኮ አሱይሙ።




ቡቾ







አደን



ህንጫቆ



ላም

	
<p>ሁማር</p>	<p>ፈረዝ</p>
	
<p>ጣይ</p>	<p>ፌቅ</p>

10ኛ ሳምት



የተረገገ ህልቅ 6: የጋር አበሮስ ወሻሾ ሉላሉሌ ብለ ትያሱ ያቴራን ምስለ ቀለመ ቅቦት


አሽርጌታው ኤጋሙ በደረሰሰው መትራሮሽ ክታብ ኡስጥ የጋር አበሮስ ወሻሾ ብለ ትያሱ ያቴራን ምስለ ቀለመ እቀባኝ ላሶት ቴታይ ኮሎ በባይትነት በታቡይ ምስልቶ አሰነት ምስልቶ ዋቡይማኔ ቅቦተ እትራሮሰኝ አሱይሙ።

	
<p>አቦት</p>	<p>እንደት</p>
	
<p>ዩንደት ልጄ</p>	<p>ዩንደት ገረድ</p>




የተረሻት ህልቅ 7: የሉላ ሉሌ በሂምቸ ምስለ ቀለመ ቅቦት


በደረሳሶይ መትራሮቼ ክታብ ኡስጥ የሉላሉሌ በሂምቸ ምስለ ቀለመ እቀቦነኮ ላሶት ምስልቸ ዋቡይማኔ ቅቦተ እትራሮሶነኮ አሱይሙ።




ውርብ



ደሀኖ




ነውር




ወራብ




ዛንጄሮ



ሶሎን



ጋሜላ




አውራሪስ

11ኛ ሳምት



የተረሻት ህልቅ 8: የሉላሉሌ አበቃላሎ ምስለ ቀለመ ቅጥት

በደረሳሶይ መትራሮሼ ክታብ ኡስጥ የሉላሉሌ አበቃላሎ ምስለ ጉርመክ፣ ጫፈክ፣ ስረከዋ ገሌለክ ቀለመ እቀጥነኑ ላሶት ቴታይ ኮሎ በታበይ ባይት አሰነት ምስልቸ ዋቡይማኔ ቅጥተ እትራሮሶነኑ አሱይሙ።



የተረሻት ህልቅ 9:- በጭቀ የጋረ በሂምቸ ቆረ አቅኖት

ሰብያዮይ የደፈቁይ ጭቀ በድጋለሎት ተጋር በሂምቸ ኡስጥ ህደይ በሚጥሮት ቆረከ አቅኖት እትራሮሶነኮ ላሶት ቲታይ ኮሎ በባይትነት በታቡይ ምስልቸ አሰነት ለኮሎ የታበይ ፊራቀደ የትኪተሎ ያሱ።

- ባዝጋጊ እትረከባንዎ ሉላሉሌ ቆረ ላቅኖት እድገላን አፈረ በሚጥሮት የስናደ ጭቀ ቅደዎ አስናዶት አነግነ ፕላስቲኒ (የፋፍሪክ ጭቀ) ባለ አስናዶት፤
- በጭቀ የጋረ በሂምቸ ቆረ አይነኮ ያቀኔነኮ አሶ አቲሮት፤
- ሰብያዮ ትዮዱይማን በሂምቸ ሀደይ በሚጥሮት ቆረከ አቅኖት እትራሮሶነኮ አሱይሙ፤
- በመትፈጄም ያቀኑዩ ቆረ ለጎልጌ መራሮቸኒሙ ያቴሮነኮ አሱይሙ

13ኛ ሳምት



የተረሻት ህልቅ 10፡- በረባረቦ ፍደልቸ ግጣጥዎት

- በደረሳይ መትራሮሼ ክታብ በረባረቦ የትቀኑይ ፍደልቸ እትራሮሶነኮ አሱይሙ፤
- በደረሳይ መትራሮሼ ክታብ ቲታይ ኮሎ በታበይ ባይት አሰነት በረባረቦ የትረሱ ማራሮ በግጣጥዎት ሉላሉሌ ፍደልቸ እትራሮሶነኮ ባባቢዞት እገዙይሙ።

ከ



ኩ



ኪ



ካ



ኬ



ኸ



ከ



የተረሻች ህልቅ 11:- በጭቀ ሉላሉሌ ቆርቻ አቅናታ

የደፈቁጅ ጭቀ ለሰብያዮይ ባቅርቦት የከሱይ የጋረ ሙተ ድባባሎ ያቀናኑት ላሶት ያትኬሻን ግዘዋ ኡግዠ አሱኒሙ። ሂንኩምንገ በቆር ያቀኑዬ ሙተ ፋይደክ ዬውደክ ላሶት አንሻሽጡይሙ። ለኮሎ የታበይ ሬራቀደ በትኪተሎት አትሪሱይሙ።

1. የደፈቁጅ ጭቀ አነግነ ፕላስቲኒ አስናዶት፤
2. የደፈቁጅ ጭቀ አነግነ ፕላስቲኒ ለሰብያዮይ ዋቦት፤
3. በጭቃይ አነግነ በፕላስቲኒ የሙተይ ቆረ አይነኮ ያቀኔነኮ ላጂርቦት አሶ አቲሮት፤
4. ሰብያዮይ ባንዙዬ አሰነት የከሱዬ የጋረ ሙተ ቆረ አቅናተ እትራሮሶነኮፍ ፋይዳምክ ዬውደክ አሶት፤
5. በቆር ያቀኑዬ ሙተ የመትረሽ ሃለተክ ለጎልጌ መራርቸኒሙ ያቴሮነኮ አሶት፤

15ኛ ሳምት



የተረሻች ህልቅ 12:- ወረቀትቸ ቃቁጦት

ሉላሉሌ ደነ ያለይሙ ወረቀትቸ ባምጦትዋ ለሰብያዮይ ባቦት በመቀስ እቃቆጦ በጉመረ ወረቀት ደር ያጣፎነኮ አሱይሙ። ለኮሎ የታበይ ሬራቀደ በትኪተሎት አትሪሱይሙ።

1. ሉላሉሌ ደነ ያለይሙ ወረቀትቸዋ መቀስ አስናዶት፤
2. ያስናደይ ወረቀተዋ መቀስ ለሰብያዮይ ዋቦት፤

3. ሉላሉሌ ደነ ያለይሙ ወረቀትቸ በመቀስ በቃቁጦት በጉመረ ወረቀት ደር አጣፎ ለሰብያዮይ አሶ አቲሮት፤
4. ሰብያዮይ ባንዙዬ አሰነት ሉላሉሌ ደነ ያለይሙ ወረቀትቸ በመቀስ በቃቁጦት በጉመረ ወረቀት ደር አጣፎተ እትራሮሶነኮ አሶት።



የተረሻት ህልቅ 13:- በጭቀ ፍደልቸ አቅኖት

የደፈቁይ ጭቀ በድጋለሎት ሰብያዮይ ፍደለ ያቀኖነኮ አሱይሙ፤ ለኮሎ የታበይ ፊራቀደ በትኪተሎት አትሪሱይሙ።


1. የደፈቁይ ጭቀ አነግነ ፕላስቲኒ አስናዶት፤
2. የደፈቁይ ጭቀ አነግነ ፕላስቲኒ ለሰብያዮይ ዋቦት፤
3. በጭቃይ አነግነ በፕላስቲኒ የፍደልቻይ ቆረ አይነኮ ያሴነኮ ላጂርቦት አሶ አቲሮት፤
4. ሰብያዮይ ባንዙዬ አሰነት የፍደልቻ ቆረ አቅኖተ እትራሮሶነኮ አሶት፤
5. በቆር ያቀኑይሙይ ሙተቸ የመትረሼ ሃለተ ለጎልጌ መራርቸኒሙ ያቴሮነኮ አሶት፤



የተረሻት ህልቅ 14:- ሉላ ሉሌ ቆርቸ በቃቁጦት ግጣጥሞት

ሉላሉሌ ቆርቸ በካርቶን በሚስሎትዋ የምስለይ ማራሮ ተኪተሎ በቁጦት ሂንኩምንገ የቆጡይሙይ ማራሮ በግጣጥሞት እትራሮሶነኮ ላሶት እንዙይሙ። ለኮሎ የታበይ ፊራቀደ በትኪተሎት አትሪሱይሙ።

1. ካርቶን መቀስ አስናዶት፤
2. ለኮሎ በታበይ ባይት አሰነት ሉላሉሌ ቆርቸ በካርቶን በሚስሎትዋ የምስለይ ማራ በትኪተሎት ቁጦት፤
3. በማራይ አሰነት የቃቆጡይሙይ ካርቶንቸ በግጣጥሞት አሶ አቲሮት፤
4. ሰብያዮይ ባንዙዬ አሰነት ካርቶን በቃቁጦት የከሱይ (ዮደዱይ ግዘ) ቆረ ያቀኖነኮ አሶት፤
5. ያቀኑይሙይ ቆርቸ የመትረሼ ሃለተ ለጎልጌ መራርቸኒሙ ዩውዶነኮዋ ያቴሮነኮ አሶት፤






የተረሻት ህልቅ 15:- በታንግራም የጋረ ሙትቶ ግጣጥሞት

ታንግራም በድጋለሎት ሉላሉሌ ቆሮቶ እግጣጥሞነኮ ሃለተይ ባባቢዞት የጋረ ሙትቶ ቆረ ያቀናነኮ እገዙይሙ። ለኮሎ የታበይ ሬራቀደ በትኪተሎት አትሪሱይሙ።

ታንግራም በድጋለሎት ለኮሎ በቀረበይ ባይት አሰነት ሉላሉሌ ቆሮቶ እግጣጥሞነኮ ባሶት የጋረ ሙትቶ ቆረልያቀኑ ሃለተይ አቢዙኒሙ።

1. የትቃቆጩ ታንግራም አስናዶት፤
2. የትቃቆጩይ ታንግራም ለሰብያዮይ ዋቦት፤
3. ለኮሎ በቀረበይ ባይት አሰነት የትቃቆጩይ ታንግራም በድጋለሎት ሉላሉሌ ቆሮ ያለይሙ ግዝቶ አይነኮ አሶት ያቀትሌነኮ አሶ አቲሮት፤
4. ሰብያዮይ ባንዙዬ አሰነት የከሱይ ግዝ ቆረ ባሶት እትራሮሶነኮ አሶት፤
5. ያቀኑይሙይ ቆሮቶ ለጎልጌ መራርቸኒሙ ያቴሮነኮ አሱይሙ፤



17ኛ ሳምት



የተረሻት ህልቅ 16:- በዶሴ ቆሮቶ አቅናት

መገሬ ወረቀተዋ ያጣብቁቡያን ግዝ በድጋለሎት የትቃቆጡ ወረቀትቶ በዶሴ ደር ባጣፎት ቆሮቶ አውጦተዋ አጣፎተ እትራሮሶነኮ አሱ።

1. መገሬ ዶሴ ወረቀተዋ ያጣብቁቡያን ግዝ አስነዶት፤
2. ያስናዱዬ ዶሴ ወረቀተዋ ያጣብቁቡያን ግዝ ለሰብያዮይ በቆረ ሳሳዶ ዋቦት፤
3. ለደር የጩቀሙይ ሙትቶ በድጋለሎት የትቃቆጡ ወረቀትቶ በዶሴ ደር ባጣፎት አሶ አቲሮት፤
4. ሰብያዮይ ባንዙዬ አሰነት ቆረ ባውጦተዋ ባጣፎት እትራሮሶነኮ አሶት፤
5. ያሱዬ ብለ ለጎልጌ መራርቸኒሙ አቲሮት፤

18ኛ ሳምት



የተረሻት ህልቅ 17:- ፍደልቸ ቃቁጦትዎ ግጣጥሞት

አሽርጌተ ኤጋሙ በካርድ የትከተቡ ፍደልቸ በቃቁጦትዎ በግጣጥሞት ቀሊሎ ቀውልቸ ያልቆነኩ እገዙይሙ።

1. በካርድ የትከተቡ ፍደልቸ፣ ያጣብቁቡያን ግዘዎ መቀስ አስናዶት፤
2. በካርድ የትከተቡ ፍደልቸ፣ ያጣብቁቡያን ግዘዎ መቀስ ለሰብያዮይ ዋቦት፤
3. ፍደልቸ ቁጦ በግጣጥሞት ቀሊሎ ቀውልቸ ሺፕቶ አቲሮት፤
4. ባንዙዬ አሰነት በካርዲ የትከተቡይ ፍደልቸ በቃቁጦትዎ በግጣጥሞት ቀሊሎ ቀውልቸ ያልቆነኩ አሶት፤

27ኛ ሳምት



የተረሻት ህልቅ 18:- የጂኦሜትሪ ቆርቸ አቅኖት

ወረቀተ ባጣፎትዎ በቃቁጦት ሉላሉሌ ግዘ ቆርቸ ያቀኖነኩ ባሶት የጂኦሜትሪ ኡስባቦ እጆረቦነኩ አሱይሙ፤

1. ወረቀት፣ ማረ አውጭ፣ መቀስ፣ እርሳስ፣ ላጲስዎ ገነገናም ምስለ ይሜስሉቡይማን ሙትቸ አስናዶት፤
2. ወረቀተ በድጋለሎት የጂኦሜትሪ ቆርቸ ለባይትከ፣ ኩቡቤ፣ ሼሽት ሜጠቅ ፣ አራት ሜጠቅዎ ገነገናም ቆርቸ ባጣፎትዎ በቃቁጦት አይነኩ አስናዶት ያቀትሎነኩ አሶ አቲሮት፤
3. በኢ ሬር ሰብያዮይ ሁልም ባንዙዬ አሰነት ወረቀትቸ ባጣፎትዎ በቃቁጦት ቆርቸ አቅኖት ያቀትሎነኩ እገዙይሙ፤

30ኛ ሳምት



የተረሻት ህልቅ 19:- ቢልቅቸ ምስለ ሚስሎት

ህልቅቸ በድጋለሎት ምስልቸ እሜስሎነኩ ላሶት እትኬተሎነይ መትረሻሾ የከውኑ፡ -

1. ሰብያዮይ ሁልም እልቀ 3 ዋ 8 በደብተርኒሙ እሜስሎነኩ አሱይሙ፤
2. ቢልቅ 3 የሰበ እዝ፣ ቢልቅ 8ንገ ያደነ ምስለ እሜስሎነኩ አሱይሙ፤
3. ምስልቻይ በሉላሉሌ አያም ድባበሎ ይሜስሎነኩ አሱይሙ፤


- 4. ምስለ ይሜስሉቡያን ቡሩሽ በድጋለሎት ቀለመ እቀባኑ አንሻሽጡይሙ፤
- 5. በመትፈጄም ባዝጋግኒሙያንዙያን ግዘ በምስል አነግን በቆር ያሶ ያቴሮኑ አንሻሽጡይሙ፤
- 6. ዩስጠ ኡስቤኒሙ በምስል አዛህሮተ ያቀትሎኑ በገናም ግነ ቢቤዣን ሃለት ድባብሎ ብለ ባቦት ቁወኒሙ ያኔሞኑ አሱይሙ፤


31ኛ ሳምት



የተረሻት ህልቅ 20:- ኡፍርቴዎ ወልድቸሽ


ለኮሎ የታቡይ ስድስተ ምስልቸ ለሰብያዮይ ባቦት ምስልቸይ እቀባኑዎ ተምስልቻሚ መክማቸተ አነግነ ወግሽጎ ኢውዶት ያቀትሎኑ ኡግዣ አሱኒሙ።






የተረሻት ህልቅ 21:- ያበቃሎቴ መሊቅ ወግሽግ

ለኮሎ የትሜሰሉይ ምስልቸ ለሰብያዮይ ባቦት ቀለመ እቀቦነኮ ተምስልቻሚ ወግሽገ አነግነ መክማቾተ ዩውዶነኮ አሱይሙ።





የኡ-ጎልጌ ኡሽር ፕሮግራም



መጀመሪያ 5: በጎልጌ ኡስጥ እትረሶን መትፈቀርቸ



መክሼ

መግመጋር 114

መትፈቀር ህልቅ 1:- ምን መሰሰሙ?..... 115

መትፈቀር ህልቅ 2:- ዩልቅ ሎቶ (እልቅቸ እትራክቦት)..... 115

መትፈቀር ህልቅ 3:- በሉሳሱሴ ዩምር መቃም ያሉ ሰብቸ ጠምበ ሳሎት..... 116

መትፈቀር ህልቅ 4:- ዩምኖት መትፈቀር 116

መትፈቀር ህልቅ 5: ፍጥጭምቻይ እትዋርት 117

መትፈቀር ህልቅ 6:- ስደወሰ ሰብ እግዝ እሶት 118

መትፈቀር ህልቅ 7:- ዩጋር እበርስ ወሻሻ ዩብል ወጥ 118

መትፈቀር ህልቅ 8:- ዩገበዩ መትፈቀር 119

መትፈቀር ህልቅ 9:- ዩፍደል ወጥ 119

መትፈቀር ህልቅ 10:- ዩሙት ህልቅ ማራር 120

መትፈቀር ህልቅ 11:- ዩፍደል ስፊ መትፈቀር 121

መትፈቀር ህልቅ 12:- በዶሚኖ እልቅቸ እትራክቦት..... 121

መትፈቀር ህልቅ 13:- ሉሳሱሴ ቆርቸዋ ደኖና እትራክቦት 122

መትፈቀር ህልቅ 14:- ፍደልቸ ኦፔ በሎት 122

መትፈቀር ህልቅ 15:- ያደ ግዘ ቅረ ቢድገባን ኤትክ እግቦት..... 123

መትፈቀር ህልቅ 16:- ዩስንፊ ቀርጫት..... 123

መትፈቀር ህልቅ 17:- እዝጋገን ሳቁምርን 124

መትፈቀር ህልቅ 18:- ሰብ ያሺይ 125

መትፈቀር ህልቅ 19:- እርዳሳ ምን ባት 125

መትፈቀር ህልቅ 20:- በሉሚ እስጥ ያሉ ፍደልቸ 126

መትፈቀር ህልቅ 21:- ዩንጣቢት መትፈቀር..... 127

መትፈቀር ህልቅ 22:- ዩጥቡያን እንገ ክሶት 127

መትፈቀር ህልቅ 23:- ፍደልቸ ዩግጣጥሞት መትፈቀር 128

መትፈቀር ህልቅ 24:- ዩሰመራሰመር ስቅሱቅ 129

መትፈቀር ህልቅ 25:- ሁልምክ ውጠተ እደመ ዩዳን 130

መትፈቀር ህልቅ 26:- ተሳቡስቸ ቦክሎት ተፈቀርት 131

መግቢያ

ቢታይ መጀለድ ኡስጥ የጎልጌ ኡስጠ ተረሻትቸ ላሶት ያግዞን ብላትቸ ታቦን። ሂታይ የጎልጌ ኡስጥ መትፊቀር በሳምቲ ኡስጥ ቲቀሩይ የመጡይ የብለቁወ ትያቆምሩ ለምጦት እትረሻን ተቅላቀላተ መጥ ተዮን ቡርን የቅሮት አቅሮት ብላት። በድባያም መትፊቀርቻይ በቆረ እትረሶን ለሆኑ ኤት ሰብያዮይ በሰቆረኒሙ የቅሮትቀ ብለ ያሶት እልመ፣ የብለቁወቀ ፕርመቼ (ሀደ ገቡ ያንዙቡያን ሃለተ) የኬምቡያን።

ላፍቴ የሰሀደዲ ተፊቃሪ የመትፊቀረይ አዳበ ተጀረቦተከ አትሪግጡ። መትፊቀረይ በሱትክ ተፊቀሮትቀ አልትፊቀሮት ያመጨያነይ ፋይደቀ ደውሰ አሸሉይሙ። በኢ ዞፍ በመትፊቀሪ ወክት ከሞ ከሞ ተክታተላተ ባሶት ያትኬሻን ዮነ ባሎ ዋቡይሙ። የሰሀደዲ መትፊቀር የሰገግከ ዮነ መዛሀሬም ለታቦይኮ መዛሀሬይ ሀነግነ የመትፊቀረይ አምረ እትኬተሎነኮ አሱይሙ።

ቢታይ መጀለድ ኡስጥ ሉላሉሌ ብለ ላሶት ያግዞን ብላትቸ ታቦን። ሂታይ ብላትቸ መንቄ ልዮኑ የታቡ ለሆነኮ ተሰኤቲ ሃለት ግነ ባኪሞት ተድጋለሎት ያቀትሌን።

1ኛ ሳምንት



መትፈቀር ህልቅ 1:- ምን መሰለሙ?

ሰብያዮይ ያፍራንዋ የታጀበተ ሃለተ እላሎነኮ ለኮሎ የታበይ ፊራቀደ የትኪተሉ።

1. መትፈቀሪ የሉላሉሌ ሃለተ/ሀጠራተ ላሎት የነኮ አሽሎት/ኢውዶት/፤
2. ሰብያዮይ በደረት ኩቡቤ አሶኔ ኡፍተኒሙ የለውሀይ ኤተ አፎኖ እድጎበሎነኮ አሶት፤
3. ሉላሉሌ ሱመ እሴሙይማን የአህላቅ ሃለትቸ እጠሮነኮ ባንሻሽጦት ኢውዶት ለባይትከ፡- (ኖዞ፣ ክቸ፣ ፈርናቸ፣ አፍራንዋ ገነገናም)፤
4. ለኮሎ የጩቀሙይ ኡስባቦ ባበይኖት አሶ አቲሮት፤
 - ሀደደ የሃለተ እጋኛኞ በምስል አቲሮት ለባይትከ፡- አፍራን፣ ኖዞ፣ ክቸ፣ ፈርናቸ ገነገናም፤
 - ሰብያዮይ በምስሊ እትራንይ ሃለት ምን የነኮ ሊኔስቡ ወዶ ዋቦትዋ አንሻሽጦት፤
5. ሰብያዮይ ሁልምኒሙ ወዶቦዶ ሉላሉሌ ሃለትቸ/ሀጠራትቸ አትሜሰሎ ያቴሮነኮ አሶት፤

የመሻወረ ሱልቸ

- መትፈቀሪ አይነኮን ናር? ለምን?
- ተመትፈቀሪ ምን ተጀረብኩም?
- መትፈቀሪ በሱትከ ለትፈቀሮት ምን ምን አሶት ያትኪሻን?
- ምን ምን አፍሬ ያትሬሺህማን? ምንገን ያትኪታማን?



መትፈቀር ህልቅ 2:- ዩልቅ ሎቶ (እልቅቸ አትራክቦት)

“ዩልቅ ሎቶ” እላይ መትፈቀሪ ለትፈቀሮት ለኮሎ የታበይ ፊራቀደ መንቄ ባሶት ያሱ።

1. ሰብያዮይ ታ4-6 በቆረ በሳሳዶት አድጉብሎት፤
2. ሎቶይ በሰቆረኒሙ ዋቦት፤
3. የትቃቆጡ እልቅቸ በሰንጠረዥይ ታሉይ እልቅቸ ግን ባትራክቦት ለሰብያዮይ መትፈቀሪ አቲሮት፤
4. ሰብያዮይ ባንዙዩ አሰነት እልቅቻይ በጥሮትዋ ተመልከትኒሙ ግን ባትራክቦት እላሎነኮ በሉላሉሌ ሃለት ኡግዠ ባቦት አጥሮት፤

የሙሻወረ ሱልፍ

1. መትፈቀረይ ወደድኩሙይ? ለምን?
2. ለደር የትፈቀርኩሙዬ መትፈቀረ ለትፈቀሮት ምን ምን አሰት ያትኬሻን?

4ኛ ሳምት



መትፈቀር ህልቅ 3:- በሉላሉሌ ዩምር መቃም ያሉ ሰብቸ ጠምበ ላሎት

”በሉላሉሌ ዩምር መቃም ያሉ ሰብቸ ጠምበ ላሎት” እላነይ መትፈቀረ ለትፈቀሮት ለኮሎ የታበይ ፊራቀደ የትኪተሉ።

1. ላፍቴ በሉላሉሌ ዩምር መቃም ያሉ ሰብቸ ጠምበ ባሲሞት ላሎት ቻሎተኒሙ ላፕሮት ተሳሎት (ለባይትከ፡- ባሊቅ፣ አጋር፣ ሀርዴ፣ ሰብዬ፣ ልጂ፣ ገረድዋ ገነገናም)፤
2. ቢታይ አሰነት በሉላሉሌ ዩምር መቃም ያሉ ሰብቸ ዮክሎነኮ አሰት፤
3. ሰብያዮይ በቶከሉዬ አሰነት ወዳወዶ ያለይ ጠምበ ያሴሞነኮ ባሰት ገናይ ሰብያዮንገ ባይታይ ዩምር መቃም ያለ ሰበ ጠምበ ዮነኮ ዩውዶነኮ አሰይሙ።

የሙሻወረ ሱልፍ

1. መትፈቀሪ አይነኮን ናር? ለምን?
2. በመትፈቀሪ ምን ተጀረብኩም?
3. በመትፈቀሪ ለጡኖት ምን ምን ያትኬሻን?

7ኛ ሳምት



መትፈቀር ህልቅ 4:- የምኖት መትፈቀር

“የምኖት መትፈቀር” እላነይ መትፈቀረ ለትፈቀሮት እትኬተላነይ ፊራቀደ የጀረቡ።

- ሰብያዮይ ተ3-4 ጃንጎ በቆረ በውኖት እትጎበሎነኮ አሰት፤
- ሊጃረ/ለምኖት ብል እድገሎን ሉላሉሌ ሙትቸ ለባይትከ እትግጣጠምን ላስቲክቸ፣ እጣጤወሮን ጣውላሎ/ ሳንቃቆ/፣ ቀጪነዋ ጉዶረ ቶማሞዋ ገነገናም ለሰቆራይ ዋበት፤
- ሰብያዮይ በሰቆረኒሙ ሉላሉሌ ግዝቸ እመኖነኮ/ያቀኖነኮ አሰት፤
- የመኑዬ ግዝ ምን ዮነኮ ለጎልጌ መራርቸኒሙ ያቴሮነኮ አሰት፤

የሙሻወረ ሱልቸ

1. መትፊቀሪ ኣይነኩን ናር? ለምን?
2. በመትፊቀሪ ለጡኖት ምን ምን ኣሶት ያትኬሻን?

8ኛ ሳምት



መትፊቀር ህልቅ 5: ጭምጭምቻይ ኣትዋርት

“ጭምጭምቻይ ኣትዋርት” እላነይ መትፊቀሪ ለትፊቀርት ለኮሎ የተበይ ሬራቀደ ተኪተሉ።

- የጂኦሜትሪ ቆራቆርቸ፣ ምጣጦ፣ ሰመራሰመርቸ፣ ሆሽቶሽተ ፍትልተ/ሲባጎዋ ገነገናም በሰቆራይ በሳሳዶት ዋቦት፤
- ሰብያዮይ በታቡይሙይ ሆሽቶሽት ፍትልታቶ/ሲባጎጎ ሆሽተ ህንጥረትቸ (ጭምጭምቻ) ያቀኖነኮ ኣሶት።
- ባትኪትሎት በሆሽቲ ህንጥረትቸ የከሱዪ ያህላን ህልቀ የጂኦሜትሪ ምስል ቆርቸ፣ ምጣጦ፣ ሰመራሰመርቸዋ ገነገናም ያገቦነኮ ኣሶት፤
- ተኢም ዞፍ ያቀኑይሙይ ሆሽተ ህንጥረትቸ ሜጠቅ ለሜጠቅ ያድጎብሎነኮ በሰህንጥረቲ ኡስጥ ያሉይ ቴላቃቆ ዩልቆነኮ ኣሶት፤
- ባትኪትሎትም ባይታይ ህንጥረት ኡስጥ በለ ይቴለቆን ግዝቸ ያሉኮ ባይታይንገ ቀልቀል እቴለቆን ግዝቸ ያሉኮ ልዩውዱ ተሳሉይሙ፤
- ተኢ ሬር ኣይታይ ጭምጭምት እበዛነኮ፣ ኣይታይንገ ያንሳነኮ ህነግን ቅጦ ዮኑኮ ሙሻወረ ልያሱ ያትኬሻነይ ሃለተ ኣባቢዞት። ጭምጭምቻይ ባትዋርት ለጎልጌ መራርቸኒሙ ልዩውዱ ኣንሻሽጡይሙ፤
- ህነይ መርሼ ድባብሎ ባትሪሶት ጭምጭምቻይ ያቅኖትዋ ያትዋርት ኡስቤ እጀረቦነኮ ኣሶት።

የሙሻወረ ሱልቸ

1. መትፊቀሪ ኣይነኩን ናር? ለምን?
2. በመትፊቀሪ ምን ተጀረብኩም?
3. በመትፊቀሪ ለጡኖት ምን ምን ያትኬሻን?

9ኛ ሳምት



መትፈቀር ህልቅ 6:- ለደወሰ ሰብ ኡግዣ አሰት

“ ለደወሰ ሰብ ኡግዣ አሰት” እላነይ መትፈቀረ ለትፈቀሮት ለኮሎ የታባይ ፊራቀደ የትኪተሉ።

1. ሰብያዮ የደወሰ ሰብ ላቲሮት ተሰብያዮ ሀዲ ደውስ የጄጄቢ ሰበኮ ለባይትከ የቡርጫቆ ገሊ የቆጫይ፣ ደለከ ያንጫይኮ፣ ገንገናም ተላቡሰ ቦክሎት ይትፈቀሮነኮ አሰት፤
2. ገናይ መራርቸከ ቡንገ ትያልፉ ወደቃኔ ያንዙያነኮ ባትሚስሎት ላፍቴ ይቀርቦ ምነ ዮነኮ እሳሉያነኮዎ ያፍቴ መቃመ ኡግዣ/ህክምነ/ ያሱኒያነኮ አሰት፤
3. ኡጉዣሪ ያትኪሻን ቦነ ለጋር አበሮስ አነግነ ላቦት እንደት ዩውዶነኮ ልያሱ ሃለተይ አባቢዞት፤
4. የደወሰይ ሰብዬ አሰት እንደት መጫ ለልጄኒሙ ኡግዣ ዮቦነኮ ባሰት ተላቡሰይ አትፈቅሮት፤

የመሻወረ ሱልቸ

1. መትፈቀሪ አይነኮን ናር? ለምን?
2. በመትፈቀሪ ምነ ተጀረብኩም?
3. በመትፈቀሪ ለጡኖት ምን ምን ያትኪሻን?

11ኛ ሳምት



መትፈቀር ህልቅ 7:- የጋር አበሮስ ወሻሾ የብል ወጥ

“የጋር አበሮስ ወሻሾ የብል ወጥ” እላነይ መትፈቀረ ለትፈቀሮት ለኮሎ የታባይ ፊራቀደ የትኪተሉ።

1. ሰብያዮይ በቆረ ቆረ በውኖት የሰሀደደይ የጋር አበሮስ የብል ወጥ እሳሳዶን (ዩንደተ፣ ያቦተ፣ የዌጄዎ ገንገናም)
2. በሳሳዱይ የጋር አበሮስ የብል ወጥ አሰነት መሰሎ ተፈቀሮተ እትራሮሶነኮ አሰት፤
3. በትራሮሱዬ አሰነት ለጎልጌ መራርቸኒሙ የጋር አበሮስ ወሻሾ የብል ወጥ በተላቡሰ መትፈቀር ያቴሮነኮ አሰት፤

የመሻወረ ሱልቸ

1. መትፈቀሪ አይነኮን ናር? ለምን?
2. በመትፈቀሪ ምነ ተጀረብኩም?
3. በመትፈቀሪ ለጡኖት ምን ምን ያትኪሻን?



መትፊቀር ህልቅ 8:- የገበየ መትፊቀር

“የገበየ መትፊቀር” እላነይ መትፊቀረ ለትፊቀሮት ለኮሎ በመንቄነት የታበይ ፊራቀደ የትኪተሉ።

1. ሰብያዮይ በቆረ ቆረ በውኖት ሀዳልኒሙ ያወክቦን ገነኒሙንገ የክቦን የኖነኮ አሶት፤
2. ሊወክቦንም ሱር የውን ሊያወክቦን ሱር ሉላሉሌ የብረ ኖተ ዋቦት፤
3. ያወክቦንይ ሱር ይቶከቦን ሉላሉሌ ሙትቸ ኤንዞ እቀርቦነኮ አትሪሶት (ለባይትከ:- እርሳስ፤ እስክሪብቶ፤ የክብሪት ቀፎ፤ ሉላሉሌ ቁጠላ ቁጠልቸ፤ ምጣጣዋ ገነገናም)
4. ባትኪትሎት ሰብያዮ የከሱዬ ሙተ ተሳሎ የውከቦት ተረሻተ እትራሮሶነኮ አሶት፤

የሙሻወረ ሱልቸ

1. መትፊቀሪ አይነኮን ናር? ለምን?
2. በመትፊቀሪ ምነ ተጀረብኩም?
3. በመትፊቀሪ ለጡኖት ምን ምን ያትኪሻን?

13ኛ ሳምት



መትፊቀር ህልቅ 9:- የፍደል ወጥ

“የፍደል ወጥ” እላነይ መትፊቀረ ለትፊቀሮት ለኮሎ በመንቄነት የታበይ ፊራቀደ የትኪተሉ።

ሰብያዮይ ፍደልቸ ቻሎትዋ በጠሩዬ ፍደል እጀምሮን ቀውልቸ አጥራምቶት እጀምሮነኮ አሶት።

1. “ሂንዙ/ልቤ በሉ! ሀድ ሳን ወጥ አለኝ ታቱም ጉት ምስት ሰብ ወጠ በላን? ህታይ የፍደልን ወጥ። አኩ ወጠይ ላትማስለይ፤ ቢታሚ ኢኔ ደፈንኮ ሀደ ፍደል እነቅላሁ” ህንዴ አቱምም ወጠ ታትማስሎሙ ምሰሉ፤ ወጠይ ቅመሱይ። ቅመምቸ ትደብሎሙ ምሰሉ። በኢ ዞፍ አሽር ጌታው አቱም በወጢ የፍደል ካርደይ ባውጦት ፍላሽይ ቢንጃሙ ኢንዙ።
2. በካርዲ ደር አይነካሌ ፍደል ያለኮ ሰብያዮይ ተሳሉይሙ። በኢ ሬር ፈደለይ ይሽሉያነኮ “ቢታይ ፍደል እጀምራን ቀውል ማ ልዩውደነ ያቀትላን?” በበሎት ተሳሉይሙ።
3. ሰብያዮይ ቢትምሳሰላን ፍደል ይጀምራን ባሎ ያስቡይማን ቀውልቸ እጠሮን። አቱምንገ ሂነይ ፍደልቸ በለውሂ ደር በክተቦት የፍደልቻይ ኤተ የጨቀሙ። ሰብያዮይ ሂነይ ላሶት በትመኩ ሀዳለ ባይተ ድበሎ ባቦት ኡግዣ አሱኒሙ።
4. ሰብያዮሚ ባንዙዬ አሰነት ወዶቦዶ በሳኒ ኡስጥ ያሉይ ገነ ሉላሉሌ ፍደልቸ ንቀሎተኒሙ የቂጥሉ።
5. ሰብያዮይ ባሽር ጎልጌይ ውርውር በበሎትዋ በነቀሉይሙይ ፍደልቸ እጀምራን ማነሚ ቀውል እረክቦነኮ አነግነ እጠሮነኮ አሱ።

6. ሰብያዮይ ቀውለ ቅሮተ ቲጀምሩ “የቀውልቸ ወጠ” ያስናዶን። በሰጎልጌኒሙ አነግነ ባሸር ጋሪ ኡስጥ ያሉ መራርቻምኒሙ ሱመ ጥሮት ያቀትሎን።

የሙሻወረ ሱልቸ

ሰብያዮይ የፍደል ወጠ መትፊቀረ በትፊቀሮት ሉላሉሌ የፍደል አይነትቸ በላሎት በፍደልቻይ እጀምሮን ቀውልቸ እጠሮነኮ አሱ።



መትፊቀር ህልቅ 10:- የሙት ህልቅ ማራሮ

“የሙት እልቅ ማራሮ” እላነይ መትፊቀረ ባትፊቀሮት ሉላሉሌ ሙትቸ በቆረ ቆረ ባትጉብሎት እትራሮሶነኮ አሱ።

“የሙት እልቅ ማራሮ” እላነይ መትፊቀረ ባትፊቀሮት ለኮሎ የታበይ ሬራቀደ በትኪተሎት ያሱ።

ሰብያዮይ በካርድኒሙ ያለይ እልቀኮ በጎልጌኒሙ ኡስጥ እትምሳሰላን እልቅ ያለይሙ ሙትቸ ጭምጭም ባሶት ቢልቅ ማረ ያቀኖን።

1. “አኩ ሀደ መትፊቀረ ልልትፊቀርነን! በደርከ እልቀ የከተቡይ ካርደ የብማው። በካርዲ የቴሩማነይ ግዝቸ ብሽተ ጭምጭም አሶት እነብርብማን። ለባይትከ ካርዲ በደርከ ሀድ ግዝ ባለቢ ሀደ ሙተ ሆሽት ግዝ ባለቢንገ ሆሽተ ሙተ፣ ጭምጭም ታሶሙ። ሁልማሙ ተፋሀመንኩማን?”
2. አሸርጌታው ዩልቀይ ካርድቸ ለሰብያዮይ ዋቡይማኔ ሰብያዮይ ሙትቻይ ጭምጭም ያሶነኮ አሱ።
3. ሀደ ግነ ህነይ ባሱ ሬር በካርዲዋ በሙትቻይ ጉት ዩልቀ ማረ እትራነኮ ልያሱ እገዙይሙ። “ አይታይ ማረ ይቀድማን? ቲልቅቻይ ጉት ስረም ቀሊ አይታኒ? ተሙትቻይ ኡስጥ ስረም ኡንስ እልቅ ያለይ ጭም ያሽ ማኒ?”
4. ያድ እልቅ ካርድ ያለይሙ ሰብያዮ ቀደ አዘረ ባምጦት ቤቲ የመትፊጄ ጉረ ሜጠቅ እልቀኒሙ ለሙቲ ቀደ በጄንጆይ ያድጎብሎን።
5. ተኢ ሬር ሆሽተ ሙትቸ ጭም ያስቡይሙይ ካርድቸኒሙዋ ሙትቻይ ታፍቴይ ሙትቸ ለቀኒት አዘር ያድጎብሎነኮ አሱ።
6. ካርድቻይ ሁልም በጄንጆይ ማረ ኡስጠ ሊገቡ ጃንጎ ድባብሎ አሱኒሙ።
7. የካርደይዋ የሙተይ ኤተ ባቲሮት ሰብያዮይ ሂልቁይሙ። ለባይትምከ ዩልቀ 1 ኤተ ያለይ ካርደ አፎኖ ባቲሮት ሀድ የበሉ ተኢ ሬር ሰብዬይ ጭም ያሽዩ ሙተ አፍኖ ባቲሮት በሱምከ ጥሩይ። ተኢ ዞፍንገ ዩልቀ 2 አዘረ ያለይ ካርደ አፍኖ ባቲሮት ሂንኩምንገ የሆሽተይ ሙትቸ አዘረ አፍኖ ባቲሮት የሆሽተይ ሙትቸ ሱመ ጥሩ።
8. ህነይ ባሽሙ ሬር ሰብያዮይ ሙትቻይ የረከቡዩ ኤተ ክነበሎ ያድጎብሎነኮዋ ዩልቀይ ካርድቸ እክነብሎነኮ አሱ።

የሙሻወረ ሱልቸ

- ሰብያዮይ በካርድኒሙ ያለሚ እልቀኮ በጎልጌ ኡስጥ ቢትምሳሰላን ቅጩ እልቅ ያለይሙ ሙትቸ ጭምጭም ባሶት ዩልቀ ማረ ያቀኖነኮ አሱ።



መትፊቀር ህልቅ 11:- የፍደል ስሬ መትፊቀር

“የፍደል ስሬ መትፊቀር” እላነይ መትፊቀረ ላትፊቅሮት ለኮሎ የታበይ ሬራቀደ በትኪተሎት አሱ።

ሰብያዮ የስሬ መትፊቀረ በትፊቀሮት ፍደልቸዋ የሰሀደደይ ፍደል ጠምበ በጥሮት እትፊቀሮነኮ አሱ።

1. ሼሽተ አራት ሙረበ ያለይሙ ጠረቤዛዞ በጎልጌ ኡስጥ በደቺ ባውርዶት በጎሀ/በሻክ አነግን ባፈር ደር የሚሰሉ። በሰሀደዲ አራት ሙረበ ኡስጥ ሀደ ፍደል ያገቡ። ለባይትከ

በ	ቀ	ጠ
---	---	---

2. ባትኪትሎት የመትፊቀረይ አዳበ ለሰብያዮይ አፍታቲኒሙ። “ቢታይ ኤት መትፊቀረይ እትፊቀርናን። የሰሀደዳሙ ትትሰሩ በማዘኒ ደር ሀደ ፍደል ትሰሮሙ፤ በሰሀደዲ ፍደል ትትሰሩንገ ፍደልይ ጠምባሙ ንት ባሶት ትጠሩያሙ”።
3. ባፍቴይ የአራት ሙረበ ኡስጥ በድራድሮት ታቴሮኔ ፍደል “በ” ትሎሙ። ተኢ ዞፍንገ ለሜጠቅ አዘርከ ያለይ ሀራተ ሙረበ ትሰሮኔ ፍደል “ቀ” ትሎሙ፤ በመትፈጄንገ የቀሬይ አራተ ሙረበ በስረሮት ፍደል “ጠ” ትሎያሙ።
4. ሰብያዮይ ሁልምኒሙ እትዋሰዶነኮ እዝነ አሱኒሙ። ህነይ ተረሻተ አሶተ ያቀተሉይ ሰብያዮ አሹክሩይማኔ ሂነይ ውብ በሎተ የላቀተሉይ ሱረ ለይፈሩ አትባሽሩይሙ።

የሙሻወረ ሱልቸ

- ሰብያዮ የስሬ መተፊቀረ በትፊቀሮት ፍደልቸዋ የሰሀደደይ ፍደል ጠምበ በጥሮት ይትፊቀሮነኮ አሱይሙ።

14ኛ ሳምት



መትፊቀር ህልቅ 12:- በዶሚኖ እልቅቸ አትራክቦት

“በዶሚኖ እልቅቸ አትራክቦት” እላነይ መትፊቀረ ባትፊቅሮት ቢልቅቸ ጉት ያለ ዝሬትነተ እጀረቦነኮ አሱ።

አሽርጌታው ሰብያዮይ ባምስት ቆረ በትጉብሎት ዩልቀ ዶሚኖና በሰጠረቤዘኒሙ በሳሳዶት ዋቡይሙ፤ ተኢ ዞፍ ላፍቴ ግነ ጭረከ/ፍንጭ/ ቢውዶት የመትፊቀረይ አዳበ አትራሩሶትዋ የትኬሻን ኡግዡ አሶት። ቢታይ ሃለት ቴትፊቀሩ ሉላሉሌ ምስልቸ በላሎት ያቴሮነኮ አሶት።

ሙሻወረ:-

- ዩልቀ ዶሚኖና በትፊቀሮት እልቅቸ ላሎ ቻሎተኒሙ ተሳሎ አጥሩ ?

አክሾን

- ዩልቀ ደሚናኖ በትሬቀሮት እልቅቸ ላሎ ቻሎተኒሙ ተሳሎ አትሪግጦት።



መትሬቀር ህልቅ 13:- ሉላሉሌ ቆርቸዋ ደናኖ አትሪክቦት

“ቆርቸዋ ደናኖ አትሪክቦት” ቢላነይ መትሬቀር በሉላሉሌ ግዝቸ ጉት ያለ ሩክቦ እጀረቦነኮ አሱይሙ።

“ቆርቸዋ ደናኖ አትሪክቦት” እላነይ መትሬቀረ ላትሬቅሮት ለኮሎ የታበይ ሬራቀደ በትኪተሎት አሱ።

ሰብያዮይ በስድስት ስድስት ቆረ በሳሳዶት ለሰሀደዲ ቆረ ሉላሉሌ ቀለመ የቀቡይሙ እትምሳሰሎን ቆርቸ ሂንኩምንገ ሉላሉሌ ቆር ያለይሙዋ እትምሳሰላን ቀለመ የቀቡይሙ የትቃቆጡ ግዝቸ ለደረሳሶይ ሳሳዶት። በኢ ዞፍ

1. እትምሳሰሎን ቆርቸዋ እትምሳሰላን ቀለመ የቀቡይሙ ግዝቸ አትሪክቦት፤
2. ሉላሉሌ ቆር ያለይሙዋ እትምሳሰላን ቀለመ የቀቡይሙ ግዝቸ አትሪክቦት፤
3. ሉላሉሌ ቀለመ የቀቡይሙ ግንመ እትምሳሰላን ቆር ያለይሙ ግዝቸ አትሪክቦት ያቀትሎነኮ ይሽሎነኮ እገዙት። ቀደመ አትሪክቦ የፈጄ በመትሬቀሪ እጦኛን።

የሙሻወረ ሱልቸ

- “ቆርቸዋ ደናኖ አትሪክቦት” እላነይ መትሬቀረ ላትሬቅሮት ባዝጋግኒሙ ባሉ ግዝቸ ጉት ያለይ ሩክቦ ልዩውዱ ተሳሎይሙ?

15ኛ ሳምት



መትሬቀር ህልቅ 14:- ፍደልቸ አቼ በሎት

“ፍደልቸ አቼ በሎት” እላነይ መትሬቀረ ላትሬቅሮት የፍደል አይነትቸ እላሎነኮ አሶኔ አቲሩይሙ። ህነይ መትሬቀረ ለትሬቀሮት ለኮሎ በመንቄነት የታበይ ሬራቀደ የትኪተሎ።

የሰሀደዲ ሰብዬ ፍደል ያለቢ ካርደ የትቂበላኔ እትምሳሰሎን ፍደልቸ ቴንዜ ገነ ሰብዬ ካርድ ግነ ያትሪክቦ።

- ተጀምሮትነ ቀደ ለሰሀደዲ ፍደል ሆሽተ ካርድቸ ያስናድናን፤
- ለሰሀደዲ ሰብዬ ሀደ ካርደ ዋቡይ (ተፍደልቻይ የበዙ ሰብያዮ ባሉ፤ ለሰሀደዲ ሰብዬ እከታን ያህላን ካርድ ሊነብር ጃንጎ ተፍደልቻይ ያዳለኒሙ ድባየ ኮፔ አስናዶኔ በሰሀደዲ ፍደል ደር ቅጦ እልቅ ያለይ ዮናነኮ አሱ)
- ሰብያዮይ ሄክ በሎኔ “ለሰሀደዳሙ ሀድ ፍደል አለሙ አኩ በጎልጌይ ውር ውር በበሎትዋ ታቱም ግነ እትምሳሰላን ፍደል ያለይ መሬ ርከቡ። እትምሳሰላን ፍደል ያለይሙኮ ላትሪግጦት ሰብያዮይ ዩንዙይሙይ

ካርድቸ በልበን ሂንዙ መራርቻሙ ትትረክቡ የኩቡቤ ቆረ አቀኖ የድጎበሉይ ሰብያዮ ኤተ ተክነበሎኔ ሀዴኛ ተጉብሉ። መራርቻሙ በምን ያህላን ፋጡልት ርከቦት ያቀተልኩሙኮ አጥሩ።”

- ያፍቴ በቆረ የድጎበሉይ ሰብያዮ አሾክሮኔ በ2ኛ በ3ኛ ባ4ኛ ባ5ኛ ገነገናም... እመጣይ ሰብያዮ ሰ-መ ኢውዱ፤ ሁለጫ ሰብያዮ አሾክሮታሙ አጥሩ። አሽርጌታው ለሰሀደዲ ሰብዬ ተገናይ የትላዬ ሉሌ ቆማርነትቀ የቅሮት ክሼ ያለይኮ አትርሱ።
- የሰሀደዲ የሰብያዮ ቆረ ካርደክ ያቴራነኮቀ ያለይሙይ ፍደለ (ያቀራይሙይ አሽርጌተ የልቀሩዬ ፍደለ ሰ-መ ልዬውደይሙ ያቀትላን) ።
- ካርድቻይ ተቀበሉይማኔ አኩም ያሱዬ ተቅላቀላተ ይደብሎ ያሶነኮ እገዙይሙ ታ15 - 20 ደቂቀ ጃንጎ አነግነ ሰብያዮይ የከሱዬ ያህላን ግን ጃንጎ ተፊቀሮት ያቀትሎን።

የሙሻወረ ሱልቸ

- ፍደልቸ አቼ በሎት እላነይ መትፊቀረ ባትፊቅሮት የፍደል አይነትቸ ላሎት አቅትሎተኒሙ በትሳሎት አትሪግጡ?

17ኛ ሳምት



መትፊቀር ህልቅ 15:- ያደ ግዘ ቆረ ቢድጌባን ኤትከ አግቦት

ሉላሉሌ ገዝልቸ በግጣጥሞት “ያደ ግዘ ቆረ ቢድጌባያነይ ኤት ያግቦት መትፊቀረ” ባትፊቅሮት ቤትቀ በቅጩ ጉት ያለ ሉሌነተ እትራሮሶነኮ አሱ። ህነይ መትፊቀረ ላትፊቅሮት ለኮሎ የታበይ ሬራቀደ የትኪተሉ።

1. ሉላሉሌ ገዝልቸ ለባይትከ:- ያደን፤ የቡቾ፤ የጋር ፤ገነገናም አስናዶት፤
2. ገዝልቻይ በግጣጥሞት አቲሮት፤
3. ሰብያዮይ ባንዙዬ አሰነት እድባብሎ ያሶነኮ አሶት።

የሙሻወረ ሱልቸ

- ምን ምን አይነተ ገዝልቸ ትሽሎሙ?

18ኛ ሳምት



መትፊቀር ህልቅ 16:- የስንፌ ቀርጫት

“የስንፌ ቀርጫት” እላነይ መትፊቀረ እትፊቀሮነኮ ላሶት ሰብያዮይ ቢሽሉይማን ፍደልቸ ቀውለ ያልቆነኮ ኡግዠ አሱኒሙ። ህነይ መትፊቀረ ላትፊቅሮት ለኮሎ የታበይ ሬራቀደ የትኪተሉ።

1. እልቅኒሙ ተ6-10 ጃንጎ ዮናን ሉላሉሌ ሙትቸ ባስናደትዋ ጭም አሰኔ በቀርጫት አነግነ በሳጢን ኡስጥ አድጉብሎት።
2. ሰብያዮይ ታቱም ኡፍትሉፍት በኩቡቤ ሀነግነ በትክታታይ ሰፊ አድጉብሎት፤
3. “የሰንፌ ቀውለ መትፊቀረ ልልትፌቀርነን! በቀርጫቲ ውርት ልላልፍነን፤ ሀደ ቀውለ ቲጠሪ ተቀርጫቲ ኡስጥ ስንፌከ ቢታይ ቀውል እጆምራን ግዘ ቶስዶሙ። የሰንፌ ቀውል በመትፈጄክ እትምሳሰላን ጠምበዋ የሻህር ሰውት ያለይ ግዘ ሁኖተከ አትርሱ። ”ተቀርጫቲ ኡስጥ ለበቁ እላነይ ቀውለ ውሰዱ ትልብል አቱምንገ ደረቁ እላነይ ቶስዶሙ በሎትን። መሳምከ ህታይ ጠምበ ገግ ተገግከ እትምሳሰላን ለሆነን ኤት። የሰንፌይ ቀውልቸ ለበቁዋ ደረቁኒሙ። ትጠሩያሙይ ቀውል ቡር ቀውል አነ ግነ ሱተኘ ሁኖት አይነብርብያከ አትርሱ። ደረቁ እላነሚ ቀውለከ ያትምሳሰሉቡያን ቀውለ ልዮን ያቀትላን።
4. ቀርጫቲ ላፍቴ የናረቢ ኤተ ለቀደ ያለይ ሰብዬ አቲልፉይ ተኢዞፍ በቀርጫቲ ኡስጥ ታሉይ ሙትቸ ባዲ እጆምራን የሰንፌ ቀውለ ጥሩ።
5. ሰብያዮይ አቱም በባሙዬ ቀውል እጆምራን ሙተ የስደነኮ አሱ።
6. ሙተይ በሱተከ በሜጠረ አሹክሩያኔ በቀርጫቲ ኡስጥ ያለይ ሙተ ቤቲ ዬግናነኮ አሱይ። በኢ ዞፍ የሆሽተኛይ ሰብዬ ኤተ አቲልፉይ። ሙተይ በሱትከ በልሜጠረ የሙተይ ሱመዋ ጠምበከ ድበሎ ጥሩኒ። ሂንኩምንገ እትምሳሰላን ጠምበ ያለይሙኮ ተሳሎኔ አጃርቡይሙ። ሰብዬይ ገነ ቀውለ እሜጥራነኮዋ የሙተይ ሱመዋ ጠምበከ ደበለ እጠራነኮ አሱይ። ህነይ ላድ ደቂቀ አነግነ ሰብዬይ ሙተይ በሱትክ ሊሜጥር ጃንጎ አትሪሱይ።
7. ተሙቲ ብሻት የበዘ በለ ሰብዬ ባለሙ ሀጂሰ የሰንፌ ቀውለ (ለ2ኘ ዋ ለ3ኘ ሂንኩምንገ ሊበዛን ያህላን ግነ ሙተይ ቲሜጥሪ) ተድጋለሉ።

የሙሻወረ ሱልቸ

- በመትፊቀሪ ምን ምን እሌን ቀውልቸ ህለቆተ አቀተልኩም? አይነይ ቀውልቸንገ ህለቆት አትሜካሙ?

19ኘ ሳምት



መትፊቀር ህልቅ 17:- አዝጋገነ ላቁምርነ

“አዝጋገነ ላቁምርነ” እላነይ ተረሻተኝ መትፊቀረ ባትፊቅሮት አዝጋግ ባይት ምን ባይተ ዮነኮ እጆረባነኮ አሱይሙ። ህነይ መትፊቀረ ላትፊቅሮት ለኮሎ የታበይ ፊራቀደ የትኪተሉ።

ተሰብያዮይ ግነ ሀደኝ በውኖት አዝጋገ አቁምሮት ለባይትከ ዮዱያንዋ ተጥቃቀሎት ያለቢሙ ግዝቸ በንቀሎትዋ ባትባባዶት ለኮሎ የታበይ ፊራቀደ በትኪተሎት መትፊቀረይ እትፊቀሮነኮ አሱይሙ።

1. ፊሊፕ ቻርተ ባስናደት ሰብያዮይ ታ5-6 ጃንጎ ዮናን ቆረ ባስናደት አነግነ አሽርጌታይ አብሌ በውጦትዋ ጡሀረ ያፈረ ኤተ በሚጥሮት፤ በሜጠሩዬ ጡሃረ ኤት ለሰብያዮ “ሞዴለ አዝጋገ” ዮናን ኤተ አቅኖት፤
2. አሽርጌታይ ለደረሳሰይ አኩ አዝጋገነ ልላቃቆምርነን በበሎት ለሰቆራይ ዬውዱይማን፤ በኢሬርንገ ሰብያዮይ ባዝጋግኒሙ ያሉ ግዝቸ (ለባይትከ፤- አሽር ጋር፤ አንገ፤ አበቃላሎ፤ በሂምቸ፤ ኡስብታነ፤ ገበየ) እላሎነኮ አሰት።

3. ባዝጋግነ እትረከሶን ግዝቶች (ጭቀ፣ ወረቀት፣ ኮለ(ያጣብቁቡያን ግዝ)፣ ጥጥ፣ ዩንጥ ጫፍ፣ ህንጨፍ፣ ሉላሉሌ ቀለም ያለይ እርሳስ፣ ሉላሉሌ ቀለም) ለሰብያዮ ባቦት ለደር በቡትን የጨቀሙይሙይ ኣዝጋግቶ ሰብያዮይ የገገኒሙ ፈሰሽ መንቁ ባሶት እከውናነኮ አሶት።
4. ቦረቀት በሜሰሉይሙይ ኣዝጋግቶ ጉት ኣዳህላን ኩፍተ ኤት ያለ ሁኖተከ ኣትሪግጦት።
5. ኣዝጋጊ ተመኘ በትከመለ ዞፍ ሰብያዮይ ባሶዪ ብል ሙሻወረ ኣትሪሶት።

የሙሻወረ ሱልቶ

1. በመትፈቀሪ ስረም ዮደድኩሙዪ ኣይነኒ? ለምን?
2. ተጥቃቀሎት እነብርቢማነይ መትፈቀርቶ ኣይታኒ ሱር?

20ኛ ሳምት



መትፈቀር ህልቅ 18:- ሰብ ያሼይ

“ሰብ ያሼይ” እላነይ መትፈቀረ ባትፊቅሮት ኣዝጋገኒሙ እጀረቦነኮ አሱ።

1. የጋር፣ ያሽር ጋር/የመድረሰ/ ፣ ያፍየ ጅጋኘዋ፣ ሉላሉሌ ግዝቶ ያቴራን ምስለ ባቅርቦት ሰብያዮይ ባዝጋግኒሙ በሰብ የትረሱ ግዝቶ እሽሎነኮ አሶት።
2. ባትኪትሎትም ሰብ ያሼይሙይ ሱረ በህልቀት ተትረከቡይ ሱር እላሎነኮ ኣጃርቦት።

የሙሻወረ ሱልቶ

- ሰብ ያሼይሙ እሉይማነይ ግዝቶ ምን ምንግዝኒሙ?

22ኛ ሳምት



መትፈቀር እልቅ 19:- ኣርዱለ ምነ ባት

“ኣርዱለ ምነ ባት” እላነይ መትፈቀረ ባትፊቅሮት ያዝጋገ መክማመቼ ኣትኪሻተ እጀረቦነኮ እገዙይሙ። ህነይ መትፈቀረ ባትፊቅሮት ለኮሎ የታበይ ሬራቀደ በትኪትሎት እትፈቀሮነኮ ኣሱይሙ።

1. ሰብያዮይ በጂንጆ ኩቡቤ ባቅኖት እድጎበሎነኮ አሶት፤
2. ኣርዱለ(ደች) ስንቀ፣ መዬዋ ገነገናም ድጋየ ቶባናት። ሆናም ታሌ በላክማመትኔት ህነይ ሁለም ድጋያዮ በሱትከ እቶበነ በበሎት ኣፍታቶት፤

3. አርዱለ(ደች) አፈ አጣተ ብታዋልክ ምነ ትለናት እመስለማን? ህንዴ ኒስቡ? በበሎት ኡስቤኒሙ ዩውዶነኮ አሶት፤ ለባይትከ ኤጋሙ አክማምቱኝ፤ ሁረ የረከብሽኘን በጣሎት አታንጥሩኝ፤ ኤጋሙ በውስጤ ባሉ አበቃላሎዋ በሂምቸ ደውሰ አታጂግቡይሙ?
4. ኩቡቤ አቀዋ የድጎበሉይ ሰብያዮ ሁልምኒሙ አርዱለ አፍ ቢነብሬተ ለሰብ ወልድ ምነ ልትብል ታቀትል የናረኮዋ አርዱላነ አይነኮ አክማምቶትዋ ቂሮት እነብርብናነኮ ተሳሎት።

የሙሻወረ ሱልቸ

1. አርዱለ ምን እሴሜታነኮ ኒስቡት ታቀትሎሙ?
2. አርዱላን አይነኮ አክማምቶት ያለብነኮ ልታጂርበነ ምነ ትለናት እመስለማን?
3. አዝጋገነ አይነኮ አክማምቶት ያቀትልናን?



መትፊቀር ህልቅ 20:- በሱሜ ኡስጥ ያሉ ፍደልቸ

በሱሜ ኡስጥ ያሉ ፍደልቸ እላነይ መትፊቀረ ባትፊቅሮት የገነኒሙዋ የገነ ሰብያዮ ሱመ የሱመ ካርድቸ በድጋለሎት ፍደልቻይ ለቅሮት ያቀትሎነኮ አሶት።

1. ለሰሀደዲ ሰብዬ ሱምከ ያለቢ ካርደ፤ የትቆጩ ወረቀተዋ እርሳሰ ዋቡ፤
2. ሰብያዮይ ሱመኒሙ በትቃጠባት ያንዞነኮ አሱይሙ፤
3. ሀድ የሱም ካርድ ያለቢ (ብገር ፍደልቸ ዩልቡይ ሱመ ለባይትከ:- ከማል፤ ሞሰ፤ ጫሞለ) ሰብዬይ ዩንዝ። የቀሩይ ሰብያዮ ሰብዬይ ዩንዝዩ ያንዞነኮ አሱ። የሱመይ ፍደለ የትራሩሶኔ ፍደልቻይ በኢታሚ ሱም ጥሮት።
4. ባትኪትሎት ሰብያዮይ ሀዲ ተገናይ እትምሳሰሎን ፍደልቸ ያሉይሙኮ (ያፍቴይ ፍደል ሀነግነ ገነ ፍደል ልዮን ያቀትላን) ሰብዬይ ካርደ ኤንዝ እመጫነኮ ተሳሎይ። ካርደይ ኤንዝ የመጠይ ሰብዬ እትምሳሰላን ዮነ ፍደለ እጩቅማነኮ እገዙይ። ገናይ ሰብያዮ ህነይ ሂንዞተኒሙ አጥሩ።
5. ቢታይ ሃለት ተገናይ ሰብያዮ ትቁጥሎሙ። በሰብዬይ ሱም ታሉይ ፍደልቸ ባዲ እጀምራን ሱም ያለይ ፍደለ በትሳሎት ይቁጥሌን። አኩምንገ በጎልጌይ ኡስጥ የድጎበሉይ ደረሳሶ ፍደልቻይ ፈየኮ አሶኔ ሂንዞተኒሙ አጥሩ። አሽተርጌተ ፍደልቻይ በለውሂ ደር በክተቦት አትፋህሙይሙ።
6. ባትኪትሎት የሰሀደዲ ደረሰ ሱመከ በትቆጩ ወረቀት እከትባነኮ ተሳሎት። በጎልጌይ ኡስጥ ውርውር በበሎት ምካት ያቻኬይሙ ሰብያዮ ባሉ እገዙይሙ። ሰብያዮይ ሊያሱያነይ ወብት አሽክሩይሙ። ሂነይ ታ15-20 ጃንጎ ያህላን ደቂቀ አሱኒሙ። ቢትኬተላነይ አያምን በገናይ ሰብያዮ ሱም ድበሎት።

የሙሻወረ ሱልቸ

- በሱምኒሙ ኡስጥ ያሉ ፍደልቸ ተሳሎት?

23ኛ ሳምት



መትፊቀር ህልቅ 21:- ዪንጣቢት መትፊቀር

የኩቴ ቁልፈ ሀንግነ ሻጤ በክፈቶት ቡንጦትዋ እንጣቢትቸ በውቆት ጠምበ አሲዋት “ዪንጣቢት መትፊቀር” እትፊቀርነኩ ባሶት ዪንጂዋ ዪን አድጋባተ ያኬዋነኩ ላሶት ፈየኮ ኡግዠ አሱኒሙ። ቢታይ መትፊቀር:-

1. የልባሰ ቁልፍቸዋ ሻጣጦ ያሉይሙ ልባሰቸ አስናዶት፤
2. ቁልፍቻይዋ ሻጣጦይ ቴትከ አይነኩ ክፈቶተዋ ሁነጦተ ያቀትሌነኩ ሂንኩምንገ ህንጣቢትቸኒሙ በድጋለሎት ጠምበ አውጦት ያቀትሎነኩ በድባብሎት አቲሮት፤
3. ሰብያዮይ ባንዙዪ አስነት የልባሰይ ቁልፍቸ ክፈቶተዋ ሁንጦተ፤ ሻጣጦይ ክፈቶተዋ ዝጎተ ሂንኩምንገ እንጂኒሙ በድጋለሎት ጠምበ አውጦት እትፊቀርነኩ አሶት፤


የሙሻወረ ሱልቸ

1. ባቱም ጉት ማኒ ቢንጣቢትከ የበዘ ጠምበ አውጦት ያቀትላን?
2. የልባሰ ቁልፍቸ በፋጡልት ሉንጦትዋ ለክፈቶት ምነ አሶት ያትኬሻን?



መትፊቀር ህልቅ 22:- ዮጥቡያን ኡንገ ክሶት

ለሰብያዮይ ለኮሎ ያለይ ምስለ ባሶት ቢገቡያነይ በር ገቦኔ ኩፍተ በሆነይ ኤት መጥ ቢለፎት ጉተ ጂጎትዋ ተኢ ዞፍንገ ዮጥቡያነይ በረ ኤተ እጅጎነኩ ባሶት ቢንኒሙ ዪንዙተዋ ልቤ የበሎተ የብለቁወኒሙ ሊያኬሙ ፈየኮ ኡግዠ አሱኒሙ። ቀደመ የጄጄ ደረሰ በመትፊቀር እጦኛን።



የመብቶች ስልጠና

- 1. መብቶችን ወደድኩሙይ? ለምን?
- 2. መብቶችን ያትሟካን? ለምን?

25ኛ ሳምንት



መብቶች ህልቅ 23:- ፍደልቻ የግጣጥም መብቶች

ፍደልቻ የግጣጥም መብቶች እሱያይ መብቶች ባትጠቅሙት ቀውልቸዎ መሳዎዎ ያልቆነህ ላሳት ለኮሎ የታቦይ ፊርቀደ ተኪተሉ።

- 1. ሰብያዮ ታ5-7 ጃንጎ ወሻሻ ባሉይሙ ቆራሮ ሳሳዶት።
- 2. ሁለሚ ፍደልቻ የከተቡይሙይ የትቃቆጡ ወረቀትቸ ኡፍትሉፍት ቢትሪማን የመብቶች ጠበ ቢትኑኒሙ / የሰሀደደይ ሰብዬ አነሰ ቢሊ ሀደ ፍደል እንዞት እነብርብያን/።
- 3. የሰሀደደይ ቆረ አነሰ ቢሊ ተፍደልቻይ ባዲ ማረ ሰፊ እገባነኮ አሱ።
- 4. እትኬተሎንይ ሱር ባፍታቶት አሶ አቲሩ
 - የሰሀደደይ ቆረ ያፍቴይ ሰብዬ መጥ ቲቃን ገነኒሙ ተሬርከ/ሸ/ እድጎበሎን፤
 - አቱም ቂጥሉ ትትብሉ የቃነኑይ ዌጅ ፍደልቻይ ለንቀሎት ያትጠቅሩቡያይ ኤተ ይፎኖ ይረውጡ።
- 5. አኩም ቂጥሉ ትትብሉ ለቀደ አዘር የቃነኑይ ሰብያዮ በወደኒሙ ገናይ ፍደልቻ ይረውጦ የስዶነኮ አሱይሙ፤
- 6. የሰቆራይ ወሻሻ ሁልምኒሙ መብቶች በጄጄይሙ ሬር በሰቆረኒሙ በውኖት ጭም ያሱይሙይ ፍደልቻ በድጋለሎት ያቀተሉይ ያላን ቀውለ ያልቆነኮ አሱ።
- 7. የሰሀደደይ ቆረ ያለቀይሙይ ቀውልቸ ሀደኛ በውኖት ያንዞነኮ አሱ።

የመብቶች ስልጠና

- 1. በሰቆራሙ ኡስጥ ምን ምን ቀውልቸ ሀለኩም?
- 2. ቲታይ ቀውልቸ ኡስጥ አሻሉይማሙ ቀውልቸ አሉ? አይታኒ ሱር?
- 3. ህንይ ቀውልቸ በድጋለሎት ምን ምን መሳዎዎ አሳት ያቀትሌን?

26ኛ ሳምንት



መትፈቀር ህልቅ 24:- የሰመራሰመር ሉቅሉቅ

የሰመራሰመር ሉቅሉቅ ይሉያነይ መትቀረ ላትፊቅሮት ለኮሎ የታበይ ሬራቀደ ተኪተሉ።

1. ሰብያዮይ ተ6-10 ባሉ ቆራሮ ሳዶት።
2. ሆሽተሚ እንጃጅኒሙ የሚጠቀ አዘረ በፍቶት ተይትንካኩ ቢንጄኒሙ ቅጩ ኩቡቤ ባሶት አቃኖት።
3. ለሰሀደዲ ሰብይ የሰመራሰመርቸ ሱመ ዋቡ። ለበይትከ፡- ፖም፣ ቡርቱካን፣ ሙዝ/ የሰሀደዲ የሰመራሰመር አይነትቸ በብገር ሰብይ ሱም ተጠሮተከ አጥሩ።
4. ለመትፈቀሪ ትድጋለሉያሙይ የሰመር አይነት ቅጩከ መትፈቀረይ ቢትፊቀሮኒኒ ሰብያ ቅጩ /ለባይትከ ባድ ቆረ ስድስት ሰብያዮ እትፊቀሮን በሆነ የሆሽተ ሰመርቸ ሱመ ሚድቡ/ሚጥሩ፣ በቆራይ አስር ሰብያዮ ባሉ የሼሽተ ሰመራሰመርቸ ሱመ ሚጥሩ።
5. የሰሀደዲ ቆረ ሀደ ሰብይ በሚጥሮትዋ የሚጠሩዩ የኩቡቤይ ጉተ በግቦት የመትቀረይ ወሻይባ/ ይጠራን ዮናን።
6. በኩቡቤ ለቃነኑይ ዌጅ የትቀረሰ ጎሀ/ሾክ ሀነግን ማርከረ ዋቡይሙ።
7. ሰብያዮይ ሁልምኒሙ የሰገገኒሙ ኩቡቤ በደቺ ባሚሩ ሬር በኩቡቤይ ጉት እቃኖኑ አሶት / ምስለኚ ማትፋሀሚይ ሂንዙ/።
8. እትኬተሎነይ ሱር ባትፋሀሞት አሶ አቲሩ።
 - የመትፈቀሪ ወሻይባ /አጠራነይ ሰብይ ሰመራሰመርቸይ ወደቦዶ እጠራን። የጠሩዩ ሰመረ ሱመ ያቡዩ ዌጅ ተኩቡቤይ በውጦት እቃነቡያን ገነ ጎፈ ኩቡቤ ባቅኖት ለቃኖት ጃደ ያሶን።
 - ባድ ግነ ባድ ኩቡቤ ኡስጥ ቃኖት ያለቢ ሀድን ሰብይ መጥ።

የሙሻወረ ሱልቸ

1. ተጠሩይሙይ ሰመርቸ ጉት ጥሽተ ቶዱያሙይ አይነኒ? ለምን? ትጠሉያሙዊ? ለምን?
2. ህነይ ሰመራሰመርቸ ተረዘቆት ለምን እድገላነኮ ትሽሎሙ)
3. ሰመራሰመርቸ ብዮቡያነይ ፋይደ ለትፈየዶት ምነ አሶት እነብርብናን?

28ኛ ሳምት



መትፈቀር ህልቅ 25:- ሁልምክ ውጠተ አያመ የዳን

ሁልምክ ውጠተ አያመ የዳን እሳነይ መትፈቀረ ላትፊቅሮት ለኮሎ የታቡይ ሬራቀዳዶ ተኪተሉ።

1. የሳምቲ አያምቸ በውጠት ሻህር ሀዴኛ በውኖት ሂንኩ እልናን በበሎት ለሰብያዮይ አፍታቶ ኢውዶት።
2. ውጠት፣ ውጠት ሁልምክ ውጠተነ የዳን። ውጠት የሳምቲ ያፍቴን አያም።
3. ሰብያዮይ ሻህረይ ታሽርጌታይ ባዴኛ ገሮህሮት ያለቢሙኮ ኢውዶት።
4. ቢታሚ አሰነት ገናሚ የሳምተይ አያምቸ ሱመ በወደወዶ በጥሮት ሀነግን በሻህር በሎት፤
 - መገርገበየ፣ መገርገበየ ሁልምክ መገርገበያን የዳን።
 - መገርገበየ ያቆምሳነን አያም።
 - የሳምቲ ሆሽተኛን አያም።
5. የሳምተይ አያምቸ ሁለም ወዳወዶ በሻህር ለደር በባሊ ሃለት ሰብያዮይ እገሮህሮነኮ አሶት።
6. በኢ ሬር ሁልሚ ሰብያዮ በኩቡቤ ቆር እቃኖነኮ አሶት፣ ሀደ ሰብዬ ሚጥሮኔ ጡርቤ ዩንዛነኮ ባሶት ያፍቴይ የሳምተ አያመ ውጠት ባለ ቢጠራን ወክት ገናይ ዌጅንገ የውጠተ አያመይ ሻህረ እገሮህሮን ባይትን።
7. ገናይ ዌጅ ሻህረይ ተፈዱኮ ጡርቤይ ዩንዜይ ሰብዬ ጡርቤይ ለከሼይ ሰብዬ ይውሮርኒያን። ጡርቤይ የትቁበለይንገ መገርገበያ እሳነይ ሱመ ቲጠረ ገናይ ዌጅ ሻህረ እገሮህሮነኮ ብያሻን ወክት ገናይ ሰብያዮ የመገርገበያይ ሻህረ እገሮህሮነኮ አሶት።
8. ቢታይ አሰነት ሰብያዮ ሁልምኒሙ ግድርሰምበተ ጃንጎ ባሉይ አያምቸ እገሮህሮነኮ አሶት።

የመሻወረ ሱልቸ

1. የሳምቲ አያምቸ መማኒ ሱር?
2. ያፍቴይ የሳምቲ አያም ማኒ?
3. የመትፈጅይ የሳምቲ አያም ማኒ?

30ኛ ሳምንት



መትፈቀር ህልቅ 26:- ተላቡስቶ በክሎት ተፈቀሮት

ሰብያዮይ ይሸሉይማን መክማችትቸ በሚጥሮትዎ ተላቡስቶ በክሎት የቡይማነይ የተላቡስ የብለ ወጠ የክሎ ይትፈቀሮነኮ አሱ:-

1. ቲታይ ቀደ እሸሉይማን መክማችትቸ ዩክሶነኮዎ ቱሁንም ኡስጥ ለመትፈቀር እቤዞን ሱር በላሎት እትፈቀሮነኮ እገዙይሙ።
2. በሜጠሩዬ መክማችት ኡስጥ እቤገሮማነይ ተላቡስ የስዶነኮ እገዙይሙ።
3. የመክማችተይ ተላቡስ በክሎት ቲትፈቀሩ መክማችተይ የጀረቡይ ሃለተ ቢንዞት ማጥቃቃያዮኒሙ ልቤ እሎነኮ እገዙ።

የመሻወረ ሱልቶ

1. መክማችቲ አይነኮን ናር? ወደድኩሙይ? ለምን?
2. አይነይ መትፈቀረ ጥሽተ ወደድኩሙይ?

መክሼ

መግመጋር 136

የክህር ህልቅ 1:- አሸረ ጋር ሰሂድነ 137

የክህር ህልቅ 2:- የጅስመ ቃምቸ 137

የክህር ህልቅ 3:- ቀስቀሴ ስንፍቸ 138

የክህር ህልቅ 4:- የጋር በሂምቸ ዜህሮት ያቀትሱን 138

የክህር ህልቅ 5:- ስትፊቀርነ አፍሬ ሰበልነ 138

የክህር ህልቅ 6:- የደነ ዓይነትቸ 139

የክህር ህልቅ 7:- አንጂ ተራሞት ሂንኩን 139

የክህር ህልቅ 8:- ማጤ ያሲን ማጤቱ ሸምሶ 139

የክህር ህልቅ 9:- ሁልምነ ባድኖት 140

የክህር ህልቅ 10:- ባድ ደር ሀደ ሰፈኮኒ 141

የክህር ህልቅ 11:- አባዴ 141

የክህር ህልቅ 12:- ቁጠልዬ ጠርመስቸ በጠረቤዘ ደር 142

የክህር ህልቅ 13:- ቼ ፈረዜ 142

የክህር ህልቅ 14:- አሺድቱ 143

የክህር ህልቅ 15:- ጡሃርነተነ ሰቂርነ 143

የክህር ህልቅ 16:- የቲቲ ጡጥሰ 144

የክህር ህልቅ 17:- ፍደሰ ቅርት ዮዳሁ 144

የክህር ህልቅ 18:- ጢት ፈቅ 144

የክህር ህልቅ 19:- የክተት አልቻሎት 145

የክህር ህልቅ 20:- ሳይንስ ሳይንስ 145

የክህር ህልቅ 21:- አንፈቱ ዮናሁ 146

የክህር ህልቅ 22:- ቆማሪ ደረሰ 146

የክህር ህልቅ 23:- ከረቦ ግም ግም ግም ባሰ 147

የክህር ህልቅ 24:- አዳሬ ዜሴየ 147

የክህር ህልቅ 25:- የሳምቲ አያምቸ ክህር 148

የክህር ህልቅ 26:- ቢታይ ባባር ቢታይ ባባር 148

የክህር ህልቅ 27:- ሀበይ ተስ ባሰህመ 149

የክህር ህልቅ 28:- ኩኩሰ 149

ሙግሙጋር

“የሙዚቀ ያሽር ወክት” ቲታይ መምረ ቲንዛዞኔ የታቡይ ሽህርቶ የሳምታይ አሽረ ያቆምሮነኒሙ። ያፍቴ የሽህረይ ሰውተ ሰጥር በሰጥር በሳዶትዋ በድባብሎት አሲሙይሙ። በቂጥሎት ሰብያዮይ አቱምነ ተኬተሎኒ ሰውተይ ይገጭሮነኮ አትራሩሱይሙ። ተኢ ሬር የሽህረይ ሰውተ ባክቾትከ እገጭሩቡያን ብላተ አሲሞት። በልከኛም ብዮን ኢክሶት አቅትሎተኑም ባጠረርኩም ሬር ሽህረይ ተሲዲ ባሲሞት አነግነ በሂፍዛሙ ተገግኑም ቅጦ በገርህሮት አሽረይ አቁምሩ። በገጭሩም ሬር በሽህሪ ኡስጥ የሰሙይሙ ቀውልቶዋ የጀረቡይ ቡር ኡስቤ ተኢ ቀደ ተቀሩዬ ታይታይ ያሽር ፈስል ግነ ይትንዛዛነኮ ተሳሉይማኒ ሙሻወረ አትራሱይሙ።

ቢታይ ሙጀለድ ኡስጥ ሉላሉሌ መሳሎ ሽህርቶ ቀረቦን። ህታይ ሽህርቶ ለመንቄ ያህላን የቀረቡ ሎነኮ በሰአዝጋጊ ዛሂረኛ ሃለት ባቁምሮትዋ ሉላሉሌ ሽህርቶ፣ አደኛ መትፊቀርቶ፣ ሽባልቶ፣ ቀሊሎ የውቄ ሙዚቀ ሙትቶ በድበሎት ተድጋለሎት ያቀትሌን።

1ኛ ሳምት

የዥህር ህልቅ 1:- አሽረ ጋር ለሂድነ



- አሽረ ጋር ለሂድነ (2)
- እልመ ልልሼምትነ (2)
- አሽረ ጋር ለሂድነ (2)
- እልመ ልልሼምትነ (2)
- ሀ ሁ እቀራው፣
- እልቀም ዩልቃው፣
- በ ቡነም ይሸላው።
- አሽረ ጋር ለሂድነ (2)፣
- እልመ ልልሼምትነ (2)።

የዥህር ህልቅ 2:- የጅስመ ቃምቸ

- ዱሜ፣ ጎተቻቸ፣
- ብርክቸዋ ዩንግር እንጣቸ፣
- አፍዌ በርበሬየ፣ ኢንቸዋ እዝንቸ፣
- የጅስማኑም ቃምቸ።
- ዱሜ፣ ጎተቻቸ፣
- ብርክቸዋ ዩንግር እንጣቸ፣
- አፍዌ በርበሬየ፣ ኢንቸዋ እዝንቸ፣
- የጅስማኑም ቃምቸ። (3)

የጅምር ህልቅ 3:- ቀልቀሌ ኡንፍቶ

- 1፣ 2፣ 3 ቀል ቀል ኡንፍቶ፣
- 4፣ 5፣ 6 ቀል ቀል ኡንፍቶ፣
- 7፣ 8፣ 9 ቀል ቀል ኡንፍቶ፣
- 9 ቀልቀሌ ኡንፍቶ (3)

የጅምር ህልቅ 4:- የጋር በሂምቶ ገህሮት ያቀትሎን



- x2 { የጋር በሂምቶ ገህሮት ያቀትሎን
- ሆሆ! ምን ምን ይሉን?
- አደን ትገህራት ትሹብላት፣
- ሜው ሜው ትላት፣
- ሜው ሜው ትላት፣
- x2 { አዝማች የጋር በሂምቶ ገህሮት ያቀትሎን
- አሆሆ! ምን ምን ይሉን
- ቡቾው ምን ባለ ምን ምን ባለ?
- ዉ- ዉ- ዉ- ይላን
- ሀጥመ ይጊጣን } x2

2ኛ ሳምት

የጅምር ህልቅ 5:- ለትፊቀርነ አፍሬ ለበልነ

- ሀድ፣ ሆሽት፣ ሼሽት፣ አራት
- አፍሬ ለበልነ በትፊቀሮት
- አምስት፣ ስድስት፣ ሰኣብት፣ ሱሙት
- ዚጠኝ፣ አስር (2)
- ነሙ የሺምነ በቦርጭማይ ስር
- 1ኛ፣ 2ኛ፣ 3ኛ፣ 4ኛ፣ 5ኛ፣ 6ኛ፣ 7ኛ፣ 8ኛ፣ 9ለኛ፣ 10ኛ



የዥህር ህልቅ 6:- የደን ዓይነቶች

- ቁጠልዬ ደነ፤
- ዩዳርን ለቾነ።
- ባርደን ምን መስላን፤
- ቡርቱካነን መስላን፤
- ቡሸደነ አይነኮን?
- የጅረ ፊመ መስላን?
- ሰመይደነ ቲሊ፤
- ሰመዬን ይመስላን፤
- ጤም ደነ በሎት፤
- ከሰለን ዓይነት።

4ኛ ሳምት

የዥህር ህልቅ 7:- እንጂ ተራጦት ሂንኩን

- እንጂ ተራጦት ሂንኩን፤ ሂንኩን፤
- እንጂ ተራጦት ሂንኩን፤ ሂንኩን፤
- ዱመ ስብስቦት ሂንኩን፤ ሂንኩን፤

5ኛ ሳምት

የዥህር ህልቅ 8:- ማጤ ያሲን ማጤቴ ሸምሶ

- ማጤ ያሲን ማጤ ያሲን፤
- እኚህን ወይ እኚህን ወይ፤
- ዶሊ ተደወለ ዶሊ ተደወለ፤
- ኒቀሳ ኒቀሳ፤
- የሁን እነቃው የሁን እነቃው፤
- ኡፍቴ ይትራጠ እስኔ እስዋከ፤

ልባሴ እለብሳኔ ግንዛቤ እበላኒ፤
 አሽረ ጋረ ዩዳው፤
 ፈየ እልመ እረክባው፤ ማጤቴ ሸምሶ ማጤቴ ሸምሶ
 እኚሽን ወይ እኚሽን ወይ፤
 ዶሊ ተደወለ ዶሊ ተደወለ፤
 ኒቂሳ ኒቂሳ፤
 የሁን እነቃው የሁን እነቃው፤
 ኡፍቴ ይትራጠ እስኔ እፎንከ፤
 ልባሴ ለብሰ ግንዛቤ በለ፤
 አሽረ ጋረ ዩዳው
 ፈየ እልመ ረክባው፤

6ኛ ሳምት

የሻርህር ህልቅ 9፡- ሁልምን ባድኖት



8ኛ ሳምት

የዥህር ህልቅ 10:- ባድ ደር ሀደ ለፈኮኒ

ባድ ደር ሀደ ለፈኮኒ ሆሽተ አኚሁይ ሀደ ደበልኮኒ
 ቦሽት ደር ሀደ ለፈኮኒ ሼሽተ አኚሁይ ሀደ ደበልኮኒ
 በሼሽት ደር ሀደ ለፈኮኒ አራተ አኚሁይ ሀደ ደበልኮኒ
 ባራት ደር ሀደ ለፈኮኒ ሀምስተ አኚሁይ ሀደ ደበልኮኒ
 ባምስት ደር ሀደ ለፈኮኒ ስድስተ አኚሁይ ሀደ ደበልኮኒ
 በስድስት ደር ሀደ ለፈኮኒ ሰአብተ አኚሁይ ሀደ ደበልኮኒ
 በሰአብት ደር ሀደ ለፈኮኒ ሱሙተ አኚሁይ ሀደ ደበልኮኒ
 በሱሙት ደር ሀደ ለፈኮኒ ዚጠኚ አኚሁይ ሀደ ደበልኮኒ
 በገጠኚ ደር ሀደ ለፈኮኒ አስረ አኚሁይ ሀደ ደበልኮኒ (2)

9ለኛ ሳምት

የዥህር ህልቅ 11:- አባዴ



አዝማች x2 { አቦት እንደቴ ዮደይማሁ
 ዋሽተ ማጤቴ ዋጂ ማጣሜ ዮደይማሁ
 ቦገሬት በሙሀበ እነብራሁ!

አቦት እንደቴ ያበሉኛን
 አቦት እንደቴ ያለብሱኛን
 አቦት እንደቴ ያቀሩኛን
 አቦት እንደቴ ዮዱኛን!

አዝማች x2 { አቦት እንደቴ ዮደይማሁ
 ዋሽተ ማጤቴ ዋጂ ማጣሜ ዮደይማሁ
 በቦገሬት በሙሀበ እነብራሁ!

የዥህር ህልቅ 12:- ቁጠልዬ ጠርሙስቸ በጠረቤዘ ደር

ሆምስት ቁጠልዬ ጠርሙስቸ በጠረቤዘ ደር
 ሆዲ ወደቃኔ ቢሰበር ሀራት ይቀራን።
 ሀራት ቁጠልዬ ጠርሙስቸ በጠረቤዘ ደር
 ሆዲ ወደቃኔ ቢሰበር ሼኸት ይቀራን።
 ሼኸት ቁጠልዬ ጠርሙስቸ በጠረቤዘ ደር
 ሆዲ ወደቃኔ ቢሰበር ሆኸት ይቀራን።
 ሆኸት ቁጠልዬ ጠርሙስቸ በጠረቤዘ ደር
 ሆዲ ወደቃኔ ቢሰበር ሆድ ይቀራን።
 ሆድ ቁጠልዬ ጠርሙስ በጠረቤዘ ደር
 ሆዲ ወደቃኔ ቢሰበር ኅፈ ይቀራን (2)።

11ኛ ሳምት

የዥህር ህልቅ 13:- ቼ ፈረዜ

ቼ ቼ ቼ ፈረዜ (2)
 በጉመረ ፈረዝ ተጎበልኮሁ
 ቼ ቼ ቼ ትልብል ይጌብታሁ
 ቼ ቼ ቼ ፈረዜ (2)
 በዳማይ ፈረዜ ተጎበልኮሁ
 ቼ ቼ ቼ ትልብል ይጌብታሁ
 ቼ ቼ ቼ ፈረዜ (2)
 በጤሚ ፈረዜ ተጎበልኮሁ
 ቼ ቼ ቼ ትልብል ይጌብታሁ

12ኛ ሳምት

የኸህር ህልቅ 14:- እሼድቴ



ታደብ አደብ እሼድቴ
 ኡፍተ ደረ ኡፍተ ደረ ወጣት
 ንፋሲ ነፍሳኒ
 ንፋሲ መጣኒ አቅላቀሌት
 ዝላሚ ዘለሚኒ
 ዝላሚ መጣኒ
 ኡፍተ ኮሎ ኡፍተ ኮሎ
 ኡፍተ ኮሎ ጣሌት

የኸህር ህልቅ 15:- ጡሃርነተነ ለቂርነ



አዝማች x2 { ሁለግን ፈጅር ትልነቅነ
 ለቅደምናኒ ለጣሀርነ
 ኡፍተነዋ እንጂነ
 በሳሙነ እትራጥናነ
 እስነነ እስዋክናነ
 ግንዝረነ እበልናነ
 እንጂነ እትራጥናነ
 አሽረ ጋረ ዬድናነ
 ሁለግን ህነይ ያሽናነ (2)

አዝማች x2 { ሁለግን ፈጅር ትልነቅነ
 ለቅደምናኒ ለጣሀርነ

13ኛ ሳምት

የኸሮህር ህልቅ 16:- የቲቲ ጡጥለ

የቲቲ ፤ ጡጥለ፤ በንጥራንጥሪ ተልፋፈጥት
 በልትራተይ እንጂሽ ትታርት
 አንጨተ አቶፊት፤ አድጎበሌት፤
 ወደክት፤ ተክባበስት።

የኸሮህር ህልቅ 17:- ፍደለ ቅርት የዳሁ



ሰብያዮው ለቅርን፤ ለትፍላፈልነ
 ፍደለ ለቻሎት፤ በጃድ ለቁምርነ
 “በ” በረ ትመስላት
 “ቀ” ሜጠቀሽ ኤንዜታት
 “ጠ” ሼሽት እንግር አሌት
 “መ” ማንዘረ ትመስላት (2)

የኸሮህር ህልቅ 18:- ጢት ፊቅ

ህተት ጢት ፊቅ በዘክ ተሻህንት
 በቀርጫት ጦርተ ገበየ ዋልታት
 ህተት ጢት ፊቅ ጦፊታት
 ለጃ ሳረሽ በላተ ጋረ ትዊላት
 ህተት ጢት ፊቅ አይነክ ትኖቃት
 ሜኤኤ ሜኤኤ ሜኤኤ ትላት
 ጋረሽ ትገባት።

15ኛ ሳምት

የኸህር ህልቅ 19:- የክተት አልቻሎት



ተ ቱ ቲ ታ ቱ ት የክተት አልቻሎት።
 ተ ተ ሁልምከ ቻሌተ።
 ቱ ቱ አልቻሎተ አክቱ።
 ቲ ቲ አልቻሎተ ያክቲ።
 ታ ታ ቻልቢ ባሮት ማልታ።

16ኛ ሳምት

የኸህር ህልቅ 20:- ሳይንስ ሳይንስ

ሳይንስ ሳይንስ ደውነቱየ፣
 ያሮሼኝ ፈይነቱየ።
 ኡፍቴ ተራጥኮ ትልበለ ግንዝሬ፣
 እንጂ ተራጥኮ ትልበለ ባሬ።
 እንግሬ ተራጥኮ ትሊኝ አሮተ፣
 ባፍራንን ዪኛው ፈየ ምኔተ፣
 በብርዛዝ ሀንገፎው ሳይንስ ትልሞጥሌተ፣
 ሳይንስ ሳይንስ ደውነቱየ፣
 ያሮሼኝ ፈይነቱየ።

18ኛ ሳምት

የሻርህር ህልቅ 21:- ኡንፈቴ ዮናሁ



- 1 2 3
- ኡንፈቴ ዮናሁ፤
- በሀወ እበራሁ፤
- 4 5 6
- በገፍልቸ ደር፤
- ኡፍተ ደረ ሱር ሱር
- 7 8 9 10
- ብላንቸቴ ዮናሁ፤
- በሰመይ ይበራሁ፤
- ሮጵላለ ዮናሁ፤
- በሰመይ ይበራሁ፤
- በገፍልቸ ደር፤
- ኡፍተ ደረ ሱር ሱር

19ኛ ሳምት

የሻርህር ህልቅ 22:- ቆማሪ ደረሰ

- ቆማሪ ደረሰ ጥሽተ ጩብዮን/ጩፒን፤
- ትዩድ ቡንጋም ደር በልበንን፤
- መኪነ ቲመጭ በሱት ሊትሪዩ፤
- ዩንጋይ የግረ ጨረ ዩንዛን ዩዳነዩ።

26ኛ ሳምት

የኸህር ህልቅ 23:- ከረቦ ግም ግም ግም ባለ

የሰብያዮ መዋዬ ሙዚቀኛኞች

ይትፌቀርናና ይትፌቀርናና

በሮሬይ ጡሩምበ በጡሩምበ

ባም ባም ባም(2 ግነ)

ይትፌቀርናና በሮሬይ ከረቦ

በሮሬይ ከረቦ (2 ግነ)

ባም ባም ባም(2 ግነ)

ይትፌቀርናና ይትፌቀርናና

በቀልቴ ብድረ (2 ግነ)

ግም ግም (2 ግነ)

ይትፌቀርናና ይትፌቀርናና

በሮሬይ ቸላቸሌ (2 ግነ)

ክሽ ክሽ (2 ግነ)

የኸህር ህልቅ 24:- እዳሬ ገሌሌየ

እዳሬ ገሌሌየ እዳሬ ገሌሌየ

እዳሬ ገሌሌየ ሶጃት ኤንዜሼሽ

ቃለዋ ወንቄለ ቆቶ ተረበቀ

ቢዳሪ ገሌሌየ ዮሌከ ደመቀ

መሀር ግርግር ባለ ጠለለ የብቆ መይ

ባጂሲ ሀያት ህልቀት አረቼይ

27ኛ ሳምት

የኸሮህር ህልቅ 25:- የሳምቲ አያምቶ ኸሮህር

1፣2፣3፣4፣5 ለቅርን ለትፊቀርን፣

6፣7 ሀድ ሳምት 7 አያምቶ።

ውጠት፣ መገርገቤ፣ ሀርጴ፣ ከምስዋ ጅማት 5 ቲ አያምቶ፣

መጣናን አሸረ ጋረ እልመ ለሺምቶት።

አንሰንበትዋ ግድርሰንበት በጋር አፉሎት፣

ቲትፊቀርን ቲትፊቀርን አሸር ጋር ቆለጠነ (2)

29ሎኛ ሳምት

የኸሮህር ህልቅ 26:- ቢታይ ባባር ቢታይ ባባር

ቢታይ ባባር (2)

መዬ ቀበጤ ቲከሲ አዘር ላዘር

መሼቢያኔ ተክነበለ ገበ

ማጤተክ ሀንገፎት ትድገበ

ልቶሰደይ በሶጃት ኤንዜት ሄደ ቢርክት

ሄደ ሄደኔ አባይነ ጄጉ

ሊዮዱ ቲጃዱ ጥምቤ ሰማት

ዩሀ ማጤት

ዝላም ዘለመ ከርምሚ ገበ

አከኩም በቼ ያፍራነ ህንበ

31ኛ ሳምት

የዥህር ህልቅ 27:- ሀበይ ተስ ባለሀሙ



ሀበይ ተስ ባለሀሙ አቦት እንደትቸ ነግዳዶን፤
 ሀበይ ተስ ባለሀሙ ሁልግም አሽርጌታቶን።
 ጥሽተ ደስ ባለናን ጥሽተ አረቆን፤
 ሊታይ በጂጎትን አፍራን ተሴማን
 ባቴለፍነይ ወክት በኦ ጎልጌ ኡምርን፤
 አለብን ልቅ አለብን ቀለብት
 አክማመተ አሌቃተ ሊኢ ላጄጄት ኤት፤
 አሀት የጄጄተ ለኘቴ አሽርጌተ፤
 አክማመተ አሌቃኒ ላጄጄነይ ኤተ
 አሀት የጄጄ ለኛይ ላሽርጌተ።

የዥህር ህልቅ 28:- ኩኩሉ

ኩኩሌ ኩክ አልሶጃን
 ኩኩሌ ኩክ አልሶጃን
 ኩኩሌ ኩክ አልሶጃን
 ኩኩሌ ኩክ አልሶጃን
 ኮ ዌጀው ኮ ዌጀው ፈየክ ለትፊቀርን
 ቴኢ ሬር እለመጭ እለትክነበል ዌጅነትን
 ዌጅነት ዌጅነቴየ ጥገይዋ ሀይቤየ (2)



የኦ-ጎልጌ አሽር ፕሮግራም ስድስተ መጽሐፍ

(መክማቻት፣ የጎልጌ አብሌ መትፈቀር፣ የተረሻት ተራሮሻት፣ ስነ ሉብ፣ የጎልጌ
ኡስጥ መትፈቀር መዘቀ)

ISBN: 978-99944-2-850-2



የቶጵዮ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
አሽር ሚኒስቴር



የካ.ባ.ባ.አ.ቀ መንግስት
አሽር ቢሮ

ዋገን: 100.00